



Tel (416) 459-5964 Nov/Dec 2008 www.hawarya.net hawarya.publications@sympatico.ca



## በካናዳው ፌደራል ምክር ቤት አዲስ ፖለቲካዊ ክስተት ተስተዋለ፤



ባለፈው የሐዋርያ እትም፥ አክቶ በር 14/2008 ስለተካሄደው የካናዳ ብሄራዊ ምርጫና ወግ-አተባቂው ፓርቲ በንኡሳን ድምጽ አሸናፊነት ለሥልጣን መብቃቱን መዘገባችን ይታወሳል። ይሁን እንጅ አንድ ወር ባልሞሳ ጊዜ ውስተ በአዲሱ የወግ-አተባቂ መንግሥት አካሄድ ላይ ችግር በመፈጠሩ የሀገሪቱን የፖለቲካ ሙቀት ከፍ አድርነት እንደሚገኝ መገንዘብ ተችሏል።


በአይነቱ ልዩ የሆነው ይህ የምክር ቤት ፖለቲካዊ አሰተ አገባ የተፈጠረው፥ ባለፈው ምርጫ ያሸነፈው የፖለቲካ አካል በሀገሪቱ ህግ መሠረት ቀጣዩን የአስተዳደር ሂደት የሚመራበትን ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ

ፕሮግራሞች ነድፎ ለፌዴራሉ ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት ነው። በቀረበው ረቂቅ ውስጥ የቀረቡ አንዳንድ ሃሳቦች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እጅግ ከማስቆጣቱም በሳይ፥ ከመቅጽበት ወደ ውግዘትና ተባብሮ ወደማተቃት እርምጃ አሽጋገራቸው። በዚህ የህግ ረቂቅ ሳይ የተጠቀሱት አንታራኪ *ጉዳ*ዮች÷ አንደኛ÷ የመንግሥት *ሠራተኞች ማህበርን የሥራ ጣቆም* አድማ መብት ለሁለት ዓመት ስለ-ማቀብ፥ 2ኛ በሀገሪቱ ላይ ብሎም በአጠቃሳይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰተ ሳለው የኢኮኖሚ ቀውስ መጠገኛ የሚሆን የቀረበ ሃሳብ አለመኖሩና በ3ኛ ደረጃ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሕዝብ የሚያገኙትን

መዋጮ ስለማፕፋት የሚሉት ሲሆኑ፥ እንደብዙ ታዛቢዎች አመለካከት፥ በ3ኛ ደረጃ የቀረበው - ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሕዝብ ገንዘብ እንዳያገኙ ማገድ የሚለው - ተቀናቃኞችን በከፍተኛ ደረጃ ያስቆጣና ይህን ረቂቅ ህግ ከመሆኑ በፊት ለማስቆም የማያወሳውል እርምጃ እንዲወስዱ የገፋፋቸው መሆኑ ተጠቅሷል። በመሆኑም፥ ሦስቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፥ ማለትም ሊበራል ፓርቲ፥ አዲሱ ዴሞክራሲያዊና የኩቤ*ክን ክ*ፍለ ሀገር ወክሎ በፌደራሉ ምክር ቤት የሚሳተፈው ብሎክ ኩቤክዋ ንኡሳኑን አዲስ የወግ አጥባቂ መንግሥት ለመጣል ተነ*ጋ*ገሩ።

ወደ ገጽ 22 ዞሯል

### ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ/ኤድስ ቀን ታስቦ ዋለ



በተሳላፊነቱና ቀሳፊነቱ ዓለምን ለዓመታት ቀስፎ የያዘው ወረርሽኝ በሽታ ኤችአይቪ/ኤድስ፥ በታህሳሥ ወር መጀመሪያ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታስቦ መዋሉ ይታወሳል። በዚህም መሠረት ይኸው መታሰቢያ በኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ደረጃ በቶሮንቶ፥ ካናዳ የተካሄደ ሲሆን፥ ዝግጅቱን ያከናወነው የኢትዮጵያዊያን ማህበር በቶ ሮንቶና አካባቢው ነበር።

ምታሰቢያው 40 ዶንሳንድ ሳይ በሚገኘው የግሪክ ቤተ ክርስቲያን የስብሰባ አደራሽ ዲሴምበር 13 ቀን 2008 ዓ.ም ሲካሄድ÷ በዕለቱ የማህበረሰቡ

አባሳትና ጥሪ የተደረገሳቸው ባለሙያዎችና እንግዶች ተገኝተዋል። ይህን መታሰቢያ አስመልክቶ ለማህበረሰቡ አባላት ገለጻ እንዲያደርጉ ከተ*ጋ*በዙትና **ተሪውን አክብረው ከተገኙት** ባለሙያዎችና የሃይማኖት አባቶ ች መካከል፥ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ - ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤ/ክ፥ ፓስተር ሚካኤል ተፈራ - ከፍቅር ወንጌል ኢቫንጀሊካን ቤተ *ክ*ርስቲ*ያ*ን እና እንዲሁም ከኢትዮጵያዊያን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ማህበረሰብ አባላት ሃጂ ሞሃመድ ሰኢድ ነበሩበት።

ወደ ገጽ 22 ዞሯል

### ባራክ አባማ አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚ*ዳ*ንት

ከአያልነሽ


### የኢትዮጵያዊያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ጉባኤ አካሂደ፤



ሰፋ ባለ አገልግሎቱ በካናዳ ደረጃ የሚታወቀው የኢትዮጵያዊያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው መንፌቃዊ የአባሳት ጉባኤውን በቅርቡ አካሄደ።

ጉባኤው የተካሄደው ኖቬምበር 30 ቀን 2008 ዓ.ም በማህበሩ ጽ/ ቤት አደራሽ ሲሆን፥ በዕለቴ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የማህበሩ አባላት ተገኝተዋል። የመንፌቃዊ ጉባኤው አሳማ ካሁን ቀደም እንደሚደረገው ሁሉ ማህበሩ ባለፉት 6 ወራቶ ች ውስጥ ያከናዎናቸውንና ለወደፊቱም ያቀዳቸውን መርሃ ግብሮች ለአጠቃላይ አባሳቱ ለመግለጽ ነው። ከዚህም አኳያ ከተከናወኑት አቢይ ጉዳዮች መካከል የሀገራችን ኢትዮጵያ ይገኝበታል። ለዘንድሮው አዲስ ዓመት አከባበር ማህበሩ ትልቅ ተረት እንዳደረገና ማህበረሰቡ በከፍተኛ ደረጃ እንደተደሰተበት በማህበሩ ፕሬዚዳንት ዶ/ር ቡሻ ታዓና ሌሎች የሥራ አስኪያጆች ካቀረቧቸው ረፖርቶች፥ እንዲሁም ደግሞ የስብሰባው ተሳታፊዎች ከሰንዘሩት መልካም የጣበረታቻ አስተያየቶች ማወቅ ተችሏል።

በዚህ መንፈቃዊ ጉባኤ ከተነሱትና ተሰብስቢዎች ከተነጋገሩባቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል፥ የወጣቶችና የሴቶ ች በማህበሩ እንቅስቃሴ በስፋት የማሳተፍ ጉዳይ፥ በማህበሩ ሥር የሚገኘውን የአዛውንቶች ስብስብ ስለማጠናከርና ማስፋት፥ ማህበሩን ራሱን ስለማስቻልና መሠረታዊ የገቢ ምንጮችን በተመለከተ፥ ስለኤች.አይ. ቪ/ኤድስ አደጋና በሌሎች ጠቃሚ የውይይት ርዕሶች ሳይ ሰፋ ያለ ውይይት ተካሂዷል።



Aሜሪካኑ ባራክ Oባማ Aሸናፌነ ት ሲጠናቀቅ፣ በዚህ ታሪካዊ ወደ ገጽ 19 ዞሯል

### Hawarya- Amharic Monthly Owned by African Network Inc.

### Muluken Muchie Managing Editor/Publisher:

### Mailing Address:

1116 Wilson Avenue P.O.Box 66036 Toronto, Ontario Canada M3M 1G7

416-459-5964

Fax: (905) 799-2193

E-mail: hawarya.publications@sympatico.ca

Web Site: www.hawarya.net

### **Graphics & Layout**

Mevlana Media Solutions Inc. Tel: 416-789-9933 fmelani@rogers.com

**Annual Subscription Rate** 

Cdn\$35.00 Canada...

USA..... USD\$45.00

Others..... USD\$65.00

Institution .... \$100.00 consent of the publisher.

ለሐዋርያ ደብዳቤና ጽሁፍ ለሚያቀርቡ ሁሉ መመሪያ፤

- 1) የሚሳኩልን ደብዳቤዎች ከ200 ቃሳት ያልበለጡ ቢሆኑ ይመረጣል። (አጫጭርና ፍሬ ነገሮችን ጨምቀው የሚያቀርቡልን ደብዳቤዎች የበለጠ የመታተም እድል ይኖራቸዋል)
- 2) ጥናታዊና ትምህርታዊ ሰፋፊ ጽሁፎች:-
- ሀ) በኮምፒተር የአማርኛ ጽሁፍ ማቀናበሪያ የተዘጋጁ ከሆኑ ከ3 ገፆች÷
- ለ) በእጅ ጽሁፍ ከቀረቡ ከ5-7 ገፆች ባይበልጡ ይመረጣል፤ ወቅታዊነት ያሳቸው፥ ትምህርታዊ የሆኑ÷
- ያልተዛዙ ... ጽሁፎች ቀድመው የመታተም እድል ይኖራቸዋል።**)**
- 3) ማንኛውም ደብዳቤም ይሁን ተናታዊና *ትምህር,*ታዊ ጽሁፍ አቅራቢ ስማን፥ አድራሻውንና ስልክ ቁጥሩን አብሮ መሳክ ሲኖርበት፥ ከዝግጅት ክፍሉ ጋር የሚደረጉ የግንኙነት መረጃዎች በሚስጥር ይያዛሉ። 4) ለሐዋርያ የሚሳኩ ጽሁፎች ሁሉ የጋዜጣው ንብረት ሲሆኑ ይዘታሰውንና *መ*ጠናቸውን ተገቢ ለማድረግ የአዘ*ጋ*ጆች የማስተካሾል መብት የተጠበቀ ነው።

5) በኢዲቶሪያል አምዱና የዝግጅት *ክ*ፍሉ ከሚያቀርባሰው ዝግጅቶች ውጭ፥ በዚህ *ጋ*ዜጣ ለሚቀርብ ማንኛውም ጽሁፍ ይዘት አዘ*ጋ*ጁና አሳታሚው ሃላፊነት

### አይወስዱም::

## ርዕሰ አንቀፅ ለውጥ ያለ ለውጠኛ፥ ፍርድ ያለ ዳኛ!



ሙሉቀን ሙጨ Muluken Muchie ዓለማችን ከፍተኛ ነውጥ

ሳይ ነች። እስካሁን ጎልቶ

በቆየው ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ሥርዓትና በውስጡ እየሰፋ በመጣው ያልተመጣጠን የሃብት ክፍፍል ቅራኔ ተወተሮ የተያዘው የዓለም ሕብረተሰብ÷ በወልም ይሁን በነፍስ ወከፍ ሊሸሸውና ሊያመልጠው ከማይችልበት ደረጃ ላይ *ሞድረ*ሱን ብዙ ሁኔታዎች እያመሳከቱ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰተ ያለው የኢኮኖሚ ቀውስ፥ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ደብዛ ከአደር አደር መተፋት፥ የመሬቷ አየር ንብረት መዛባትና ፍተረ*ታትን የመን*ከባከብ አቅም ማነስ፥ እንዲሁም ሌሎች የማህበራዊው ሂደት ክንዋኔ ውጤቶች የሆኑ አሜካላዎች በመብዛታቸው፥ ህብረተሰብ አቅጣጫውንና ሥምሪቱን እዲያስተካክል ከተገደደበት ሁኔታ ሳይ ደርሷል። ሁለገቡን ዓለም አቀፍ ቀውስ ለመቌቌምና አስተማማኝ መፍትሄ ለመፈለግ፥ ሁሉም የየበኩሉን መጣር ይኖረታል። ዓለም አቀፉ መረጋጋት፥ ብሎም ሰሳምና ብልጽግና በአንድ በተወሰነ ፖለቲካዊ መልክአ ምድር አጋፋሪነት የሚከናወንና ፍጻሜ የሚያገኝ ባይሆንም፥ እያንዳንዱ ህገርና ሕዝብ በየበኩሉ የሚያደርግው ገንቢ ክንዋኔና አስተዋጽኦ ማን ለአጠቃሳዩ የዓለም ህብረተሰብ የ*ጋራ* ደህንነትና የተረ*ጋጋ ሥርዓ*ት አካል መሆኑን መዘንጋት ዓለም የሁሳችን ብትሆንም÷ ተከፋፍለናት በድርሻ ድርሻችን እጅ መገኘቷ ደግሞ እርግጥ ነው። የእኛዋ ፋንታ ኢትዮጵያ እንደመሆኗ መጠንም፥ ለደህንነቷ፥ ለእድገቷና ለሰላሟ ሃላፊነት አለብን። ለዚህች አገር ህልውናና ክብር አባቶቻችንና እናቶቻችን አይከፍሉ እዳ ከፍለው አልፈዋል። በዚህ ወደር የለሽ *ማ*ስዋእትነትም

ልዩ የሆነች መለያና መኩሪያ ሀገራችን ኢትዮጵያን ያለማቋረጥ ከዘመን ዘመን አሻግረው አስረክበውናል። የሀገሪቱ እጣ ፋንታ፥ በታሪኳ የመቀጠልና ያለመቀጠል ጽዋ በተረካቢው ትውልድ አካሄድና ድርጊት ይወሰናል። በተለይም በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዙሪያው ደግፈው የቆሙትን | የመጠቃቃት ፖለቲካ ያጠሉ ገተሟት ከቆየው የውስተ

ክፍፍል አደ*ጋ*ና እየተከሰተ ካለው አዲስ ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ አኳያ፥ ሃላፊንቱን እጥፍ ድርብ እንደሚያደርግው እመን ነው። የትውልዳችን ሃላፊነት ኢትዮጵያችን የተሸከመችውን ህጻጽ

እንደያዘች ማንገዛገዝ ቃሬዛ

ሳይ ያለ በድኗን ለሚተካን

ትውልድ ማስረከብ ሳይሆን÷

ከወደቀችበት አንስተን በእግሯ ማቆምንና ጨለማዋን *ገ*ፈን በብርሃን አድማስ እንድትራመድ ማስቻል የግድ ይለናል። ይህም ማለት፥ የሀገሪቱ ይዞታና የደህንነት ጥያቄ አሁን ካለችበት አሳዛኝ ሁኔታ የማድ መለወጥ አለበት ማለት ነው። ለውጥ ስንልም ተቀባብቶ የቆመና መልሶ ሽብረክ የሚል ተገናዊ ለውጥ ሳይሆን÷ መሠረታዊ የሥርዓት ለውጥና በአስተዋጽአው ዓለም አቀፋዊ ፈርጅ ያለው መሆን ይገባዋል። ለውተን ብዙሃኑ ይናፍቃሉ፤ ችግሩ ግን ለውጥ እውን እንዲሆን የሚጠይቀውን ህልቆ መሳፍርት የለሽ ውጣ ውረድና መስዋእትነት ለመቀበል በራሳቸው ሳይ የሚፈቅዱት ጥቂቶ ች መሆናቸው ነው። የእንዚህ የጥቂቶች ቆራጥ ውሳኔና ትግል እንዳይሰምር ደፃሞ፥ በቀጥታ አውቀውና ተቃርነው ከሚታገሉት ሃይል በተጨማሪ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሕዝብ ወገኖች ነን የሚሉ ክፍሎች በየእርከኑ የሚዘረጉት ወተመድና የሚያነተፉት ዳተ ነው። ባመኑበት አሳማ ለውጥ ለማምጣት የተሰለፉ ሰዎች፥ ከብዙሃኑና ካስመሳዮች ሚለዩባቸው ዋና ዋና ባህርያት፥ በትግላቸው ሊለውጡት የፌለጉትን ሁኔታና በቦታው ሊተኩት ያመኑበትን ሃሳብ አበተረው ጣወቃቸው የመጀመሪያው ሲሆን፥ ለዚሁ ዓሳማቸው ግብ መምታት በጽናት መቆጣቸው፥ መስዋሪትነትን ለመቀበል ያሳቸው ሙሉ ዝግጅት ህይወታቸውን አሳልፈው እስከመስጠት የማያመናቱ መሆናቸው ነው። እንደነዚህ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በ*ጋራ ፕሮግራም ነ*ተብ ዙሪያ በመደራጀትና በመሰባሰብ መርተው ለድል የሚያበቋቸውን መሪዎች ከመካከላቸው ይመርጣሉ;; እ**ነዚህ መሪዎች የ***ጋራ*ውን ፕሮግራም ተግባራዊ በማድረማና አባላቱን በትብብርና በአንድነት ማታገል በመቻላቸውና ባለመቻላችቸው ብቃታቸው ይለካል። የ*ጋራውን* ፕሮግራም ወይም አላማ ተግባራዊ ያሳደረገና በድርጅቱ ወይም በስብ-ስቡ ውስጥ ታቅፈው የሚታባሉትን አባሳትና

የሕዝብ ወገኖች አንድነትና ትስሥር ያልጠበቀ አመራር፥ ሃሳፊንቱን እንዳልተወጣ ሊቆጠር ይገባል። የፖለቲካ አመራር ከፍተኛ *ሃላፊነትን መ*ሸከም *መሆኑ* የማይሰማቸውና የአመራር ቦታውን በግሳቸው ተበብ ያገኙት ወይም ለክብራቸው የተሰጣቸው አድርገው የሚወስዱ÷ ጠሳትና ወዳጅን ለይተው በማታገል ውስብስቡን ሁኔታ ለማሸነፍ ሌት ተቀን ተግተው በግንባር

ቀደምትነት የማይንቀሳቀሱና የጣያታግሉ መሪዎች ለድል አያበቁም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለውን ከውስጥ እስከ ውጭ ተቆላልፎና ተወሳስቦ ያለ የፖለቲካ ዚቅ፥ "እኔ አጅሬ!" ብለው ያለበቂ ዝግጅት፥ ድርጅታዊ ብቃትና ዓለማቀፋዊ ግንዛቤ ተከተሉን የሚሉ ግለሰቦች ከሁሉም በፊት እውነተኛ ፍሳጎታቸውና ቆራጥነታቸው ሲፈተንና ሲ*ረጋ*ገተ ይገባል። በእርግጥም ብዙሃኑ የህብረተሰብ ክፍል የለውጠኞቹን ሕዝባዊ አሳማና ቆራጥ የአመራር ሰጭነት ብቃት የሚያደንቅና በቻለው ሁሉ የሚተባበር

ቢሆንም÷ በዚህ አይነቱ ብቃትና ጽናት ግን በአንድ ወጥ ጥቂቶቹን ነፍስ አይሳሴዎች ተክቶ ትግሉን አስተባብሮ መርቶ ከግብ እንዲያደርስ አይጠበቅም። ብዙ ድካም፥ ውጣ ውረድና ከዚህም ሁሉ በሳይ ነፍስና ሥጋን የሚጠይቀው የሥርዓት ለውጥ ትግል፥ በጭራሽ የአስመሳዮች፥ የተቅም ፈላጊዎችና *ጉሯቸውን ለማመቻቸት* የሚጥሩቱ ፍላጎትም ሆነ አሳማ እንዳልሆነ ግን በሚገባ መታወቅ ያለበት ብርቱ ጉዳይ ነው። በሕዝቡ ስም በአቋራጭ የተለያዩ የግል ፍሳ**ጎቶችን ለ**መቀራመት ሞቅ ሞቅ ሲል የሚበረክቱትን **ግለሰቦች ቀድሞ ማወቅ** የሚጠቅመውም ለዚህ ነው ተግሉ ሲጠፕርና ሲጦዝ **ቯ ብትን ስለሚሉ በ**ህዝቡ ተግል ባይ ዋዝቃዛ ውሃ

**እንዳይቸልሱበት**፡፡ ለኢትዮጵያችን የፖለቲካ ውዥንብር መፍትሄ መተፋት ዋናው ጉዳይ ይኸው የትግሉን ባህርይና የተዋናኞችን ሚና በትክክል አለማወቅ ሆኖ እናገኘዋለን። ኢትዮጵያን የገጠማት ችግር እጅግ ብዙ ፌርጅ ያለውና ውስብስብ እንደመሆኑ *መ*ጠን÷ ይህን አደ*ጋ* ለመቅረፍና ለማስወገድ ከፍተኛ *መ*ስዋእትነት ጠ*ያ*ቂ መሆኑ ግልጽ ነው። ዳሩ ግን÷ የሕዝቡን አንድነትና የሀገሪ ከደገፍነው÷ ይባስም ቱን ህልውና ግምት ውስጥ ብለን ደግሞ÷ ወገባችን ሳያስገቡ ለጠባብ ፍላጎት እስኪ ጎብጥ እያጨበጨብን በትግሉ ማስክ ከታደሙት ከጨፈርንለት፥ በእርግተም ተገናዊ ለውጥ ፈላጊዎችና <u> ሃሳፊ</u>ነታችን በውል *ያ*ሳወቅን "አምታቾች" ጀምሮ እስከ "ፋፋ" ትውልዶች ሁነናልና እልህ *ማገ*ባባትና በቂም-የሚገባንን አላጋጭና ጨካኝ ሥርዓት ማግኘ ታችን ከቶ በቀል ቁርሾ እርስ በርስ

ዋዘኞች በመብዛታቸው÷ ሀገራዊው ትግል ተገቢውን አቅጣጫና ተራት እንዳይዝና የሕዝቡ ብርቱ ፍላጎት ተፈጻማነት እንዳያገኝ አድርጎታል። የሀገሪቱና የሕዝባዊው ፖለቲካ ሂደት ጠሳቶችም፥ ይህን ለም የሆነ የተቃዋሚዎች ድክመት ተጠቅመው ከጠበቁት በሳይ አምርተውበታል።

ሕዝብ የሚታገልለት ለውጥ እንዲመጣ ካስፈለገ፥ ተወደደም ተጠሳ ትግሱን *መስመር አስይዞ በተግባራዊ* እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረና ሕዝቡን አስተባብሮ *ሚመራ* ድርጅት ያስፈልጋል። እንደገና ለማስገንዘብም፥ የአንድ መሪ (ድርጅት) መመዘኛው ለትግል የተነሳበትን ፕሮግራም (አሳማ) ተግባራዊ ለማድረግ ያሳቋረጠ ተጨባ<del>ም</del> ተረቱና ከውስተም ይሁን ከውጭ የሚቃጡበትን የክፍፍል አደ*ጋ*ዎች ተቋቁሞ አንድነቱንና ትሥሥሩን ጠብቆ መታገሉ ነው;; ያለ ወሳኝ *መሪዎች*ና ድርጅታዊ ብቃት ትግል አካሂደው ለድል መብቃታቸው እንደመረጃ የሚጠቀሱ አገሮች እስከዛሬ በዓልም ላይ አልተከሰቱም። በትግል የተፈተኑና የህይወት *ማ*ስዋእትነት እየከፈሉ ተኪዎቻቸውን በማፍራት ለአሳማቸው ግብ ከመታገል ፍንክች የማይሉ መሪዎች

ወሳኝ ለውጥ ለማምጣት

ያስፈል ኃሉ።

የትኛውም የትፃል ስልት ይመረጥ፥ ትግል ካልን በሀገር ፍቅርና በወኔ ታሪክ ጠብቀው እንደቆዩት ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን÷ እንደ *ጋንዲ÷* ማርቲን ሉተር ኪንፃ÷ ማንዴሳና እሩቅ ሳንሂድም እንደ 66ቱ የካቲት ዘመን ትውልድ ተደራጅቶ በጠሳቱ ፊት የሚንቀለቀል ታጋይና፥ እንደ 97ቱ ሕዝባዊ ማዕበል ያውተ የተዘጋጀ ሕዝባዊ መንፈስ ተቀዳጅተው ትግሉ በሚጠይቀው ቦታና ጊዜ ላይ ቀድመው ለግኙ የስፈልጋል: ለውጥ ያለ ለውጠኛ መሪ÷ ፍርድ ያለዳኛ ማለታችንም ይኸው ነው። ፍትሃዊ ፍርድ እንደ ሕዝባዊው ትግል ሁሉ የጉዳዩን ብልት የተረዳና በሰአቱ ተገቢውን ውሳኔ የሚሰጥ ሚዛዊ ዳኛ ይሻልና። የሰላም ትግል አካሂዳለሁ ብሎ ሰሳማዊ ሰልፍ የማይጠራን፥ እዋ*ጋ*ለሁ ብሎ *ሥራ*ዊት የሌልውን ሁሉ ስለነገረንና በአምቻ *ጋ*ብቻ ስለምናውቀው ብቻ ለውጠኛ *ነው ብለን ካመነውና* 

አስደናቂ ሊሆን አይችልም።

## ደብዳቤዎች፤

ሐዋርያ አምራ መጣች!

የተከበራችሁ የሐዋርያ とりつぎそき

ተወዳጅዋ ሐዋርያ ቀረች ቀረች ስትባል ተሻሽላሳና ተውባ ብቅ አለችልን! ደስ ብሎናል ደስ ይበሳችሁኝኝ

ሀገር ውስጥ ይታተሙ የነበሩ የነጻው ፕሬስ ውጤቶች ባ*ጋ*ጠማቸው አምባንነናዊ ሥርዓት *እመቃ* ሲጠ**ፉ** የሐዋርያም ድምጽ አብሮ መተፋቱ ብዙዎቻችንን አሳስቦናልኝኝ ለረዥም ጊዜ ተራት ያለው ኃዜጣ ማዘጋጅት ከባድ እንደሆን ብንረዳም አሳማችሁ ሃላፊነታችሁን ለመወጣት ነውና በተቻሳችሁ መጠን እንድትበረቱ ምኞታችን ነውኛኝ ጋዜጣዋ በታተመች ጊዜ ሁሉ ይዛቸው የምትወጣው ቁምነገር ክብሯን ከፍ እንዳደረገው ነውኛኝ በተለይ በአሁኑ እትም ከርእሰ አንቀጿ ጀምሮ እስከ ውስጥ ገጾቿ ይዛቸው የወጣቻቸው መጣተፎችና ዘገባዎች አይን የሚስቡ ናቸውኛኝ በርቱልን ከጎናችሁ ነንኝኝ

ወዳጃችሁ (ከቶሮንቶ)

### 

ሰላም የሐዋርያ አዘ*ጋ*ጆችኛኝ

የመስከረም/ጥቅምት 2001 ዓ.ም እትም ሐዋርያ አነበብኩትኝኝ ከሁሉም ቀልቤን የሳበው በወቅታዊው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ቀውስ ላይ ያተኮረው ርእሰ አንቀጻችሁ ነውኛኝ በአጠቃሳይ ያለውን ሁኔታ ደግ ያስቀመጣችሁ ቢሆንም በአገራችን ሳይ ምን ሊያስከተል እንደሚችል ትኩረት አለምስጠታችሁ ትንሽ ቅር ብሎኛልኝኝ ኃዜጣዋ ትኩረቷ የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነ ማተኮር ያለባት ስለራሳችን ጉዳይ መሆን አለበት ብየ ስለማስብ ነውኛኝ

እኔ እንደማስበው ለሀገራችን

ቀውሱ ጥሩም መጥፎም ነውኛኝ በተሩነቱ ለመጀመር፥ በአሜሪ ካና በሌሎች የምእራብ አገሮች እንክብካቤና ከፍተኛ የገንዘብ እርዳታ የቆየው የሀገራችን ከፋፋይና አምባገነን *መንግሥት የፈለገውን እን*ደልቡ ማግኘት ስለማይችል የደም ሥሩ ይቆጣልኝኝ እናንተም እንደጠቀሳችሁት ለሥራዊቱ፥ ለሥለሳ መዋቅሩ፥ ለቢሮክራሲው የሚያፈሰው ገንዘብ ሊቋረጥበት ስለሚችል እሰይ የሚያሰኝ መልካም ነገር ነውኛኝ ሎሌነቱን በግልጽ የሚያሳይ ሁኔታ ይፈጠራልኝኝ ሕዝቡ ተባብሮ ከተነሳበት ራሱን ለመከሳከል አቅም ሳይኖረው ይችሳልኝኝ በሌላ በኩል ግን፥ በተለይ በውጭ ሀገሮች እርዳታ ሳይ የነበሩ *መንግሥታ*ዊ *ያ*ልሆኑ ተቋሞችና **ግለሰቦች የ**እርዳታው ምንጭ የሆነው የምእራቡ ዓለም በቀውስ ሲና*ጋ* እነሱንም ስለሚነካ ችግሩ እንደሚያጠቃቸው ይረዳኛልኝኝ ለምሳሌ ያህል፥ ከውጭ ሀገሮች

ለዘመድና ለመሳሰሉት ገንዘብ

በተለመደው አይነት ላይቀጥሉ

የሚልኩ ኢትዮጵያዉያን

ይችሳሉኝኝ

ሌሳው አሳሳቢ *ጉዳይ ግን ገ*ዥው ክፍል የግል ፋይናንሻል ተቋሞችን *መርዳ*ት በሚል ስበብ የራሱ ለሆኑ ኩባንያዎች ከመንግሥት ካዝ እያወጣ የሀገሪቱን ሃብት እንዳያስረክባቸው ነውኛኝ ይህን አዝማሚያ የኢትዮጵያ ሕዝብ አተብቆ መቃወም ይኖርበታልኝኝ ይህ እገር አተፊ ቡድን ዓለም *አቀ*ፉን ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት አድርጎ የሀገሪቱን ሀብት ራሱ ለሚቆጣጠራቸው *ነገር ግን* የግል ኩባን*ያዎች ናቸው* ለሚባሉ ትልልቅ የማድ ድርጅቶቹ ሊያስረክባቸው ይችላልኝኝ

ከምስ*ጋና ጋር* ተባበሩ (ከአሜሪካ)

### ሐዋርያን አነበብኳት!

ሰሳም ሐዋርያዎች!

ሐዋርያ መውጣቷን

በኢንተርኔት ከተሰራጨው

መልእክት ተረድቻለሁኝኝ ሙሉ

እ*ት*ማችሁንም በዚሁ በኢንተርኔት ላይ ማንበብ ችያለሁኝኝ በጣም ጥሩ ይዛችሁዋልኝኝ ዋናው ቀም ነገር ኃዜጣዋ በቀጣይነት ልትወጣ የምትችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነውኛኝ ሐዋርያ ታማኝነትንና ተራትን ያስመሰከረች *ጋ*ዜጣ በመሆኗ ከፍተኛ የዜናና የትምህርት ማእከል ሆና መቀጠል ይኖርባታልኝኝ የጋዜጣዋ ትልቁ ወበት የሀገራችን ተጨባ<del></del>ም ሁኔታ ከምንጩና በቅርበት በጠለቀ እውቀት ዘግባ ማንጸባረቋ ነውኛኝ ይህ ደግሞ ማንም ህትመት በቀሳሱ ሲሳናጸፈው የማይችል እድልና *አጋጣሚ ነውኛኝ ጋ*ዜጣ ማለት ታማኝነት ያለው የውስጥ መረጃ ማግኘት መቻሉና ይህንም ለአንባቢዎቹ አብራርቶ የማቅረብ አቅሙ ነውኛኝ በተቻላችሁ *መ*ጠን ሁሉንም ወገናችሁን በእኩልነት እየተመለከታችሁ ከቀጠሳችሁ ለወደፊቱ ትልቅ እድል ይኖራች**ታዋል የሚል** ተስፋ

አክባሪያችሁ ሰሳማዊ (የብዕር ስም)

አለኝኝኝ

### ይድረስ ለሐዋር*ያ ጋ*ዜጣ

እኔ በምኖርበት ከቶሮንቶ ከተማ በስተ ምዕራብ በግምት 120 ኪ.ሜ **እርቃ በምትገኘው ሐሚልተን** በተባለቺው ትንሽ ከተማ ውስጥ ኢትዮጵያዊያን እየሥሩ ያለውን አኩሪና (አንዳንዴም እሳፋሪ÷ እሳዛኝ÷ አዝ*ጋሚ*) እንቅስቃሴዎችን

በሐሚልተን ከተማ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ብዛት ቢኖረውም፥ ከብዙ ሀገር ወዳድ በተጨማሪ፥ አድርባይ አስመሳዩ፥ ዘራፊው የተሸሸገባት ከተማ ነች ማለት ይቻልሳኝኝ

በቅድሚያ የሀገራችን ኢትዮጵያን አንገብ ጋቢ ሀገራዊ የፖለቲካ ትርምሱ ለሴሳ ጊዜ ሳሻግረውና በማህበራችን ሳይ ስላለው ሃሳቤን ልማለጽኝኝ

በአኩሪዎች የእናቶቻችንና እህቶቻችን በቅርብ ዓመት በመሠረቱት የመረዳጃ ማህበር በቅርቡ ዓመታዊ በአላቸውን በአስደናቂ ሁኔታ በማስከበራቸው ከፍተኛ እውቅናን፥ ዝ ያተረፉ በከተማው አኩሪ ተግባር መሆኑን መግለጽ ይቻላልኝኝ ዝርዝሩ ባለፈው የሐዋርያ እትም ሳይ ተገልጹዋልኝኝ

የታዘብኩትን አሳፋሪ፥ አሳዛኝና አዝጋሚ ጉዳይ ልግለጽኝኝ በጥቂት ታታሪ ኢትዮጵያዊያንና አደናቃፊዎች ከ5 ዓመታት በፊት በከተማው የተመሠረተ ነበርኝኝ ይህ ማህበር ሲመሠረት እየሠራ

ይህ ማህበር ባስቆጠራቸው ዓመታት ምን ሠራ÷ ወይንም ምን ተጨባ<del>ም</del> ነገር አደረገ ተብሎ ቢጠየቅ በግልጽና በሃቅ መልስ ማግኘት አይቻልምኝኝ

አስባራሚው እንኳንስ የማህበፉን አባላት አሰባስቦ ማነ*ጋ*ገርና ማወያየት ቀርቶ ማን እንደሚመራው የሚታወቅ ነገር አለመኖሩ ነውኛኝ በደመነፍስ አለን የሚሉት አመራሮች በጉርብትና÷ አብሮ በመኖር የተነሳ እርስ በርሳቸው የተመራረጡና በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይ የነበራቸውም አቋም አብዛኛው ኢትዮጲያዊ ከሚጠሳው አመለካከትና አስተሳሰብ ጋር ተቃራኒ በመሆኑ የሚያደርጉት ሁሉ የማህበሩ ዕድገት ብሎ መናገር ይቻሳል?

የማህበራችን መሪዎች በዚያች

ምስኪን ሀገር ስምና ዜጎቻችን

መንግሥት የሚሰጠውን ገንዘብ የት እንደደረሰ ግልጽና ተጠያቂነት ባለበት ማስረጃ የሚያቀርቡ አይደሉምኝኝ አሳዛኙ ይህንን እያወቁ አጅበው አቤት ወዴት

### ዋና አዘጋጅ፤

ለረጅም *ዓመታት* የዴሞክራሲን ፈለግ ተከትሳ ለምታወጣቸው ጽሁፎች አድናቆት አለኝኝኝ በመሳው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን የሚሰራጨውና *እ*ኔም በምኖርበት ከተማ ዝ ባተረፌችው *ጋ*ዜጣ ላይ ይህንን መጣፕሬን እንዲወጣልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝኝ

ለመግለጽ ነውኛኝ

የኢትዮጵያ ማህበር ውስጥ ከዚያም እየተንፏቀቀ ዛሬ ጭራሹን ሲያንቀሳፋ ይገኛልኝኝ

ስም ለማህበሩ መተዳደሪያ ከካናዳ ብለው ከመኖር በስተቀር ተያቄ የማያነሱ መኖራቸው ነውኛኝ በዚህም የተነሳ ማህበሩ መራመድ አልቻለምኝኝ ሌሳው ከካናዳ መንግሥት በከተማው ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን አካል ማጎልበፆ በወጣት ወንዶች ክርስቲያናዊ ማህበር (ሥ.ሕ.ሂ.ሀ) ትንሽ ገንዘብ በመክፈል እንድንገለገልበት ፈቅዶልናልኝኝ ነገር ግን በአግባቡ በተፈቀደልን መሠረት እየተጠቀምንበት አይደለምኝኝ ይህን የማህበሩ ክትትል የማያደርግ

ለማጠናከር በግልጽነት÷ በእውነተኛ ኢትዮጵያዊ ፍቅር በተሳበሰ፥ በመተባበር መንፌስ በቅንነትና በሃቀኛ በእውነተኛ ፈላጊዎች ማህበሩን በእግሩ እንድናቆመው እንበርታ በማለት **እሰናበታለ**ሁኝኝ

ደካማነቱን አመልካች ነውኛኝ

በመጨረሻ ማህበራችንን

OI vH#" ከሐሚልተን

## LIJ MICHAEL IMRU DIES



Lij Michael Imru (1929-2008)

Addis Journal News of his death has come on Monday [27 October 2008). Lij Michael Imru, who died at the age of 79, had been in and out of intensive care for several months here in Ethiopia, Thailand and the USA. The former prime minister might have been absent from the public and the media for some time. But his long career had been anything but obscure. Born into prominent parents, Imru moved to Jerusalem during the Italian occupation. His father, Ras Imru Haile Selassie, a cousin of the Emperor, was taken to Italy on exile after he was defeated in the war.

The young Michael stayed in Jerusalem for five years where he begun school. After his return to Ethiopia, he Haile Selassie School where he attended his high school education. He did well in class and earned good grades. After finishing high school, Michael went to Oxford and did his first and second de- by three children.

gree in Economics, Political Science and Philosophy. He was active in school activities and was president of the Ethiopian Students Union in England and a champion of issues related to civil liberties and land reform.

He spent only two months as Minister of foreign Affairs, before sent to Moscow, and

UNCTAD, in Geneva from 1965 until 1968. Among the major posts he held- administrator of the planning Board, 1957-59; vice-Minister of agriculture 1958-59, ambassador to Washington 1959-61, minister of Foreign Affairs 1961 and ambassa dor to Moscow 1961-65. He was said to have inherited much of the aura of radicalism and honesty attached to his father, Ras Imru. He was distinguished by both opposition to the monarch and his liberal views His brash and confrontational manner at times put him at loggerheads with the monarch. When the Emperor was dethroned he was one of the few aristocrats not detained. In fact was made a prime minister. But he was manipulated from the outset. Historian Harold Marcus wrote Michael really had no opportunity to follow joined the Kotebe Qedamawi | an independent policy, but he provided a cover of legitimacy for the Derg's decision. He was a mere eight week's prime minister and retired from the Derg almost immediately. Lij Micahel is survived

### ዘመን ሱታራ፤

ለልጅ ሚካኤል እምሩ *ሙ*ታሰቢያ *ግ*ተም ከነቅዓ ተበብ

እምሩ÷

እያኖረው÷ ደጉ የደጉ ልጅ ሚካኤል ስትጦረው÷ ሥልጡን ዴሞክራሲን

ቀድመው የተማሩ÷ በሚያምኑበት ፌለግ ለሀገር ስናንሳው÷

ሕዝብ ያከበራቸው ሕዝብን ያከበሩ÷ በ ወስደው-ለኢትዮጵያ አንድነት ለሰላም የጣሩ÷

ብሀራዊ እርቅን በግልጽ የሚጋሩ÷ ትናንትን በነገ የሚያመሳጥሩ፥ ያገር ሽማግሌ በጣም

የሚያስሩ÷

ተቀበሩ!?

እንደ አልባሌ ሰው! እንዴት

ያረጀውን ዘመን ዘመን ደከመና አንበሳ አይጥ

ሚካኤል! ሚካኤል! ሚካኤል! እያልነው÷ ስለሠራው ገድል ስሙን

ልጁን ሳይታሰብ በድንገት

እዬ ክፉ ዘመን÷ ዘመነ ኩ*ታራ÷* 

ያገር ሽማግሌ ለሀገር የሠራ÷ አንቱ የተባለ ግብሩ የሚያኮራ÷ እንዴት ይቀበራል ስሙ ሳይጠራ?!

የነበሩት ሟ*ቿ ነልጻ ሜ*የኗ ሕቦ

**ሓ**ሻሶስ እና የግብጹ ፕሬዝደንት

የአ*ጋ*ዴኑም በደረሰበት ጥቃት

*ች መህ*ል ትስስሩ በተግባር

ደከም ቢልም ትግሉን መቀጠሉ

ይታያል። በሀገር ወዳድ ድርጅቶ

*ጠንክሮ የሚታይ አይ*ደለም።

ለወያኔ እንደር ባዮች ግን ሚዛ

ባይኖራቸውም እየተባበሩ ነው።

**ሀይል አሁንም በደከ**መ ሁኔታና

በጊዜም መታረም ያለበት መሆኑን

መገንዘብ እንችሳለን። የድርጅቶ

ችን ሀቀኛ ይዘትና ሁኔታ ስናነሳ

ወይም ያሉ ጥያቄዎችን ስንቃኝ፥

ተነካን የሚሉ መኖራቸው

ባይጠፋንም ጉዳዩ የሀገርን

የነገ ዕጣ ይመለከታልና በለ-

ሆሳስ ወይም ተደባብቆ ማለፉ

የሚቻል አይደለም። ከላይ ስሙ

የተጠቀሰው ግለሰብ ለምሳሌ የሆነ

**ግንባር ተዋጊዎች የሱዳንን ወራሪ** 

መባሉ የግድ ነበር። ይህን መሰል

እንጂ ወያኔን አይነዱትምና ነው።

ስለዚህም ፀረ ወያኔው ተዋጊ ጦር

ወያኔን በመስክ ማስጭነቂያውን

ከእንግዲህ ወዲህ ድርጅቶችም

በልፈፋቸው መሆን የለበትም ::

የሀገርና የሕዝብ መከራ ተባብሶ፤

መገመቻቸው በሚያካሂዱት

ዙሪያ ገደሉ ጨሳልሞ፤ የእኛ

ጣታታ ወይም ችግር የወያኔ

ደስታ ሆኖ ባለበት ሁኔታ

አለብንና ነገስ ምን ሊሆን

በዛሬው መደየ🛚 ጎብጠን መዘረር

ሳይሆን የነገን ኮከብና ጎህ ማየት

*መቻ*ል አለብንና፤ የወ*ያኔ አገ*ዛዝ

መውደቁ አይቀሬ መሆኑን ማመን

*ነ*ው ለሚለው ምሳሽ ለ*ሞ*ስጠት

*ጣዘጋ*ጀት አለብን። ኬንያኖች

ሳይሆን ከልጆቻችን የተዋስነው

ነው" ይሳሉ። ያለፈው ትውልድ

ደሙን አፍሶ የለገሰን ቅርስ የእኛ

ሳይሆን የመጪው ትውልድ ነውና

*ግዳ*ጃችንን ወደዚያው በ*መ*ለ*ጋ*ት

ሀገርን አስደፍረንና አጨራምተን

ሀሳፊነታችንን አስረክበን

ለትውልድ ውርሱን ማጓደል

ሲተርቱ "የሀገራችን መሬት

ከወሳጆቻችን የወረስነው

ተጨባ<del>ው</del> ትግል እንጂ

*ማ*ስሚያ ጊዜው ገና ነው:;

ቅጥልቶች ሕዝብን ያደናግራሉ

*ጦር ከቋራ አባረው,*ታል ብሎ

የሀሰት ዜና ሲያሰራጭ ውሽት

በአጠቃሳይ ግን ሀገር ወዳዱ

ይዘት ላይ መሆኑ መታወቅና

ደራሲ፦ ፕሮፌሰር ጌታቸው

ርእሱ፦ አንጻፍታ ሳው*ጋች*ሁ የገጹ ብዛት:- 327 ዋጋው:- 19.95 ዶላር የታተመበት ዘመን:- 2001

ደራሲው የሕይወት ታሪካቸውን በዚህ በዳጎሰ መጽሐፍ እጅግ ውብ በሆን የአጻጻፍ ስልት

ለአንባብያን አቅኗበዋል። የግል ሕይወት ታሪካቸውን የመዘገቡበት ይህ ዜና መዋዕል÷ በ59 ልዩልዩ ፎቶግራፎች፥ በበርካታ ሰንዶችና በታሪካዊ ማስረጃዎች የደገፈ ነው።

ጌታቸው ኃይሴን አውቶባዮባራፊ እስካሁን ካነበብኳቸው ሌሎች በግል ከተጻፉ የሕይወት

በግል ሕይወቴ ከደረሰውና ካጋጠመኝ

አንጻፍታ ሳውጋችሁ

ሴጅቪል (ሚኒስታ) ሺ፻ ዓ.ም.

የንበሩቱ አንዋር ኤል ሳዳት ሳቃ *ሜ*ስሮ ቅሰሽ *መ*ሶ ሳሳስቃቍሻቍቦ በተሰኙ የግል ታሪኮቻቸውን ከመዘገቡት መጻሕፍቶቻቸው ጋር ተመሳሳይነት እንዳሳቸው ተገንዝቢያለሁ። በተመሳሳይ

**መ**ልኩ ደግሞ በአማርኛ ከተጻፉት የግል ታሪኮች መካከል፥ ማስታወስ የምችለው፥ በአለፈው ኅዳር ወር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ብር ኃዴር ጀኔራል ታምራት ተሰማ "ያሳለፍኩት ዘመን" ከተሰኘው መጽሐፋቸው ጋር ከሞላ **ጎደል ይቀራረባል**።

በፕሮፌሰር ጌታቸው መጽሐፍ ውስጥ ለአንባብያን የቀረበሳቸው አዲስ ትውውቅ፥

በድርሰቱ መጨረሻዎቹ ገጾች ላይ አቶ አምሃ አስፋው የጨመረው

ሊተሳለፉ የሚችሉ ጠቃሚንታቸው÷ለሀገራችን

የፊደል ተራም ተመዝግቧል።

በዚህ አኳያ፥ ደራሲውና ረዳቱ፥

የተዋጣለት ክንዋኔ ፈጽመዋል ማለት የሚቻል ይመስለኛል። ደራሲ ጌታቸው ኃይሌ፥ በዚህ የግል ሕይወታቸውን በመዘገቡበት መጽሐፍ ውስጥ፥ ከትውልድ ወደ ትውልድ

የመጽሐፍ ግምገማ

ከመቆየት መልካሙ

መሆኑን የሚረዳው፥ በሙያው የተሰማራ ብቻ እንደሚሆኑ ኢትዮጵያ ታሪክና ቅርስ በማስረጃ ይሰማኛል። ደራሲው ይህንን ያቀረቡት፥ ከአንድ እስከ ሥሳሳ ለሀገርና ለትውልድ የሚጠቅም ሦስት ተራ ቁጥር በዛት ያላቸው ተግባር በመፈጸጣቸው ሊመሰገኑ በኢትዮጵያየረዥም ዘመን ታሪክ ይጣቸዋል ብየ አምናለሁ። የነበሩ መዛግብት ናቸው። እነዚህ በአንዳፍታ ላው*ጋ*ችሁ የተዘረዘረው ታሪክ የደራሲው የግል

> *መ*ጽሐፉን በሚ*ገ*ባ ለአነበበውና ከአድማስ ባሻገርም ለማየት የሚችል አንባቢ ሊረዳው የሚችለው፥ የሀገሩንም ታሪክ *ጭምር* ይሆናል ብየ ብናገር እንደማገነን ሊቆጠርብኝ እንደጣይችል እገምታለሁ።

ዓመታት ያህል በመመርመርና

በቋሚ ማስረጃ የተደገፈ የአያሌ

ዘመን ታሪክ ሀገ፡ ባለቤት መሆኗን

ባጋጠማቸው ቍጥር በተደጋጋሚ

የቱን ያህል አድካሚ÷ትግሪስት

አስረድተዋል። ይህ ክንዋኔ

አስጨራሽና ካባድ ተግባር

*ታሪክ መሆኑን* ብረዳም÷

ካታሎግ በማድረግ ነው። ኢትዮጵያ

በመሠረቱ፥ የአንድ ሀገር ታሪክ ማለት÷ የዜጎቿ የየፃል ታሪኮች ድምር ውጤት መሆኑን 93 ደ9ሞ እየተረዳሁም ጭምር

**ነው። የአንዳፍታ** ሳው*ጋች*ሁ ደራሲ በዚህ የማል ታሪክ መጽሐፋቸው፥ ከመጀመሪያው ገጽ እስከ መጨረሻው ድረስ የተገለጸውን ታሪክ ለመዘርዘር አልቃጣም፥ ይህንን ማነኛውም አንባቢ አንብቦ እንደ እኔ ብዙ ታሳሳቅ ጠቃሚ

ትምህርቶች ይገበይበታል ብየ ስለማምን ወደዚያ አቅጣጫ ከማምራት ተቆተቢያለሁ። መጸሐፉን በማንበቤ፥ የሰው ልጅ፥ የደረሰበትን አሰቃቂ መከራና ከባድ ፈተና÷ በትሪፃስት÷ በሞራል ጥንካሬ÷ በእምነት ጽናትና÷ በማይበገር ብርቱ ሰብእና መቋቋም ብቻ ሳይሆን፥ ተቋቁሞም አስደናቂ ተግባር ማከናወን እንደሚችል

በቅቻለሁ። በታሪኩ እንደተዘረዘረው÷ፕርፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በታሪካቸው የደረሰባቸውን ካባድ ፌተና ሊቋቋሙ የቅሉት÷ በደስታውም ይሁን በችግሩ ጊዜ ከጎናቸው አብረው በቆሙት ባለቤታቸው፥

በወይዘሮ እሜቱ (ምሥራቅ) አማሪ ያልተቆጠበ ፍቅ'ቅ፥ ምክርና ትብብር መሆኑን ሲረዳ÷አንባቢው ሁሉ፥ ለዚች መንፈሰ ጠንካራ ኢትዮጵያዊት የተለየ አክብሮትና ምስ,ጋናውን እንደሚ,ያጎርፍሳቸው ምንም ተርተር አይኖርም።

አንጻፍታ ሳውጋችሁ፥ የአጻጻፉ ስልትና ይዘት፥ የአተራረኩና የቋንቋው ዘየ በተራቀቀ የምሁርና የአስተማሪ አቀራረብ የተዘጋጀ ስለሆነ፥ ምናልባት ለተራ አንባቢ ትንሽ

ያስቸግር ይሆናል የሚል አንስተኛ ስጋት አለኝ። እንዲያው ዛሬ በነሳ ሥርዓት

የምትተዳደረው ሀገራችን በክልል በመሽንሽኗ ምክንያት ያንዱን ክልል ቦታ ስም በሌላ ክልል ውስጥ ባለ ስም መጥራት፥ ምናልባት ዘረኞችን ያቃጥሳቸው ይሁን ከሚል "ስጋት" ከመነጨ ብቻ የለማሊሞን ስም ለአሳማጣ ማዘዋወር እንደ ቢይ ሕፀፅ ባይቆጠርም÷ ስለ ሁለቱ ተራሮች በልጅነቴ የሰማኋቸውን ግተሞች ለማስታወስ

ብየ አጋጠሚውን ለመጠቀም በመቻሌ ደራሲውን አመስግናሉ። የዛሬውን አያድርገውና ድሮ÷ የአስ*ጦራ ነጋ*ዴዎች ወደ *ጎ*ንደር ሲመጡ የሚከተለውን

*ግ*ተም በትግርኛ ቋንቋ ይገተሙ እንደነበር አስታውሳሉ። *"መንገዲ ጎን*ደር ለማሊሞ÷

ከመይ አለኢ እም።" ሲተረጎም÷ "የ*ጎን*ደር *መንገ*ድ ለማሊሞ÷ *እረ እንደምን አ*ለሽ።"

ስለ አሳማጣ ገደል ደግሞ፥ " አላማጣ ሂጄ መልሼ አላማጣ፥ ከበሽታየ ሳይ በሽታ ሳመጣ;;" ሲል አንድ ወሎየ ጎረምሳ አዜመ ይባላል። ደራሲው የዋልድባን

ገዳም ለመጎበብኘት ያለፉበት ገደል ስም ለማሊሞ እንጅ አሳማጣ እንዳልሆነ አንባቢያን በቅድሚያ እንዲረዱት ለመጠቆም እንጅ÷ ጉዳዩ ይህንን ያህል ጫና ያለው ሆኖ አይደለም። የፕርፌሰር ጌታቸው **ኃይሌ አንጻፍታ ሳው***ጋች*ሁ **መ**ጽሐፍ ÷ሁሉም ሰው *ግዝ*ቶ ቢያነብበውብዙ ጠቃሚ ትምህኗቶ ች ያገኝበታል ብየ አምናለሁ። ደራሲውንም ይህን የአማርኛ አጻጻፍ መምህርነታቸውን ያሳዩበትን ሥራቸው ስሳሳተሙ

እንኳን ደስ ያለዎ እሳለሁ።

### አዲስ መጽሐፍ ማስታወቂያ

በግል ሕይወቴ ከደረሰውና ካጋጠመኝ አንዳፍታ ሳው ጋችሁ ኮሌጅሽል (ሚኒሶታ) ሸ፻ ዓ.ም.

ከቀዳማዊ ኃይለ ሥሳሴ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ **.**የነበባቸው÷ የተናገርኩትን ቢያስደስታችሁም ቢያሳዝናችሁም ስለሀገራችንና ስለሕዝባችን የለኝን አሳብ ታውቃሳችሁ። አሁን ደግሞ ማን እንደሆንኩ÷ በየትና በየት በኩል አልፌ አሳቤን ሳካፍሳችሁ እንደበቃሁ ለማወቅ የምትፌልጉ፥ በተለይም የምታነቡት የሚያዝናና ቀላል የአማርኛ **ሥጽሐፍ ፌል***ጋችሁ ያሳገኛችሁ ካላችሁ÷ ጥቂት ጊዜ ወስጄ በግል ሕይወቴ ከደረሰውና ካጋጠመኝ አንዳፍታ ሳውጋችሁ* በሚል ርእስ የዘጋጀሁትን መጽሐፍ እንድታነቡ ልምረጥላችሁ፡

. . *አንጻፍታ ሳውጋችሁ* የትዛዜ ታናሽ ወንድም ስለሆነ የሚያስገርም÷ የሚያስተዛዝብ አውንተኛ ታሪክ ታገኙበታላችሁ። በዚህ መጽሐፍ አማካይነት አልፎ አልፎ በራሴ መቀለዴ ቅር ካሰኛችሁ ቁም ነገር በያዘው በሚቀተለው ትምህርት ነክ መጽሐፌ

*አንጻፍታ ሳው ጋችሁ* ዋጋ (መሳኪያውን ጨምሮ) አሜሪካ አገር። US\$19.95. ከአሜሪካ ውጪ (በአሜሪካ ገንዘብ): US\$25.00

PO BOX 113 Avon, MN 56310

ታሪክ መጻሕፍት ልዩ የሚያደርጉት፥ በርካታና ዓይነተኛ የሆኑ ነጥቦች ሊኖሩ ቢችሉም፥ በእኔ ትዝብት፥ በግልጽነቱ፥ በቋንቋ ተራቱ፥ በሥነ ጽሑፍ ውበቱ፥ በሆሂህያት አመራረጥ ትክክለኛንቱና አያሌ ዝርዝር *መዘክሮችን መመዝገ*ቡ ነው;; ከውጭ ዜጎች ደራሲያን

ካንበብኳቸው መጸሕፍት መካከል፥ በግልጽነቱ ብቻ፥ የእስራኤል ጠቅሳይ ምንስትር መጠቍም ወይም

ፈረንጆቹ ኢንዴክስ የሚሉት እንደሆነ ለመማር በቅቻለሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸውና አቶ አምሃ በዚህ መጠቍም ባሉት ርእስ ሥር የተመዘገቡት ሁሉ፥ በአማርኛ የፊደል ተራ ቅድም

ተከተል በመሆኑ፥ አንባብያን እንዲመቻቸው ሆኖ

የተሰናዳ ነው። እንደአስፈሳጊነቱ *ይህ መ*ጠቍም በእንግሊዝኛ

ወደ ገጾቹ እየተመለሱ ለማመሳከር

መዛግብት፥ በ7 ቅጾች (ሟቅቯ **ቋቀስቈ) የታተሙ ናቸው**;; ደራሲ ጌታቸው ኃይሌ ይህንን በማድረጋቸው "ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርከ አንድ መቶ ዓመት ወዲህ የተፈጠረች ነች" የሚሉ ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ከንቱ ሐሳብ ዕርቃን ሥጋ ማስቀረታቸው ነው። ይህንን ያደረጉት፥ በሚያገለግሉበት የቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርስቲ በማይክሮፊልም የተከማቹትን

የሆኑት አቶ ፀሐይ ተክለሃይማኖትም በበኩሳቸው፥ በዕለቱ ከተማሪዎቻቸው *ጋር* በቦታው ተገኝተው መሳተፍ በተጨማሪ ወሳጆችና ማህበሩ የበለጠ

የሙዘ ቃ ትምህርት ቤቱ መምሀር በመቻላቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው÷ የሙዘ ቃ ትምህርት ቤታቸው በየዓመቱ ፕራቱንና እድገቱን በመጨመር ታዳጊ ወጣቶ ችን በባህላቸው ኮትኩቶ በማሳደግና በማስተማር ለከፍተኛ ደረጃ እንዳደረሰ ከማብራራታቸውም እንዲተባበሯቸውም ጠይቀዋል።

## ከዜናው ባሻገር

*ማ*ስፍን ታምራት (ከናይሮቢ)

ደግሞ መሰሎቹ ላይ ታች እያሉ

ይዘርዝረኝ" የሆነባቸው ክፍሎች

እየባዘ**ኑለት ነው**። ተቃዋሚ

አገዛዙን ከውድቀት ለማዳን

ተባባሰ እንጂ አልበረደም።

በኢሕአዴግ ተብዬው ስብስብ

ወያኔ ላይ እያጉረመረሙ ነው::

መጋዣ ውስጥ ያሉት። ተፌራ

ዋልዋ ሳምባዬ ብቻ ሳይሆን

ሁለንተናየ ታሟል÷ ቆስሷል

**ተሪና ሌሳም ተቃውሞ ቁጣን** 

ሊከሱት ሰንድ እያዘ*ጋ*ጁ ሲሆን

ሥልጣኑን ሞርደውለታል፤ ያ

ከቦታው አንስተው አንሳፈውታል፤

ቅሪሳው አዲሱ ለገሰም የተወሰን

ዜናዊም የመንግስት ሚኒስቴሮች

ታዛዦቹን ሾሟል። ብአዴንንም

*መ*ለስ በበረከት ስም*የን ሥርም* 

አስከትሎበታል። በሙስና

ህሳዌ ዮሴፍ የተባለውንም

ሥልጣኑ ተነጥቋል፤ መለስ

(ሚኒስትር ዴታ) በሚል

በሚገባ አስገብቷል ማለት

ይቻላል። የአምባንነት ሚስት

በአማራውና በኦሮሞው ክልል

መሬት በርካሽ እየገዛች በውድ

መሽጧን የተቃወሙ፤ በአጠቃሳይ

የትግራይ ወይም የወያኔ ሹሞች

በየክልሉ አባወራ መሆናቸውን

እየተሳተሙ ናቸው። ኢሕአዴግ

ተብዬው ተቋም በዚህም በዚያም

ስንተቅተቁ እየሰፋ ነው። በዚህም

ረገድ የወያኔ አገዛዝ ዋና አጫፋሪ

የነበረው የሪፖርትር ኃዜጣ

አዘ*ጋ*ጅ አማሪ አሪጋዊ (ለነገሩ

ይህ ዕብሪተኛ ወያኔ የሰው ቤት

በጉልበት ቀምቶ ከቤት ክራይ

በተፃራሪዎቹ ቡጢ ከመቅመሱ

**ኡኡ እስከማለትም ደርሷል**።

በወያኔ ራሱ ሕወሓት ተብዬ

ጠባብ ትግራዊ ስብስብም ውስጥ

አለመግባባቱ እየተፋፋመ ነው;;

የተከፌተውን ዘመቻ በተመለከተ

አሕዴድ ተብዬው ቢፈልግም

በአሮሞውች ሳይም

አስተዳደር ጋም ግጭት አለውን

ሌሳ አገዛዙ በወረበሎች ተያዘ ብሎ

አንቀበልም ማለት የጀመሩት

ሁሉ ከመለስ ቡድ*ን ጋር* 

ዓይነት **ጩኸት አሰ**ምቶ÷

መለስም እኔም ሌሎችም

በተለይ ብአዴን ተብዬው የወያኔ

ውስጥ ተለጣፊዎቹ ጌታቸው

**ነን ቢሉም "የዘሬን ብተው** 

ሀባሪ ኃኒ ወገኖች። ኬንያኖች ሲተርቱ "ድልድዩን ከማፍረስሀ በፊት ዋና *መቻ*ልህን አረ*ጋ*ግተ" ይሳሉ። እን ችግር ቀፍቃፊ ወያኔዎች ግን ግድ የላቸውም;; ሀገሪቷን አለምህረት እስከበዘበዙ ድረስ ሕዝብ ምን አለ፤

ምን ከፋው የሚለው የሚያስጨንቃቸው ሆኖ አልተገኘም። ወያኔ ርህሩህ ልብ አለው፤ ወገን ነው የሚሉን ናቸው **ጥፋተ**ኛች።

የወንዝ ውሀ የሐማውን አይጠበቅም እንዲሉ÷ የሀራችን ሁኔታ ደግሞ ዘመናዊ ስልጡን ፖለቲከኞች ነን የሚሉት በሚያቅዱት ለመጓዝ ሲመቻች አልታየም። ሁኔታው ይበልጥ ተወሳስቧል። ገገርዎች ነን ብለው በሳያችን ላይ ከተሰየሙት *እን*ጀምር። የወ*የኔ መንጋ* ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ባሰ ቀውስ እየገባ መሆኑ ሲታይ÷ ይህንን ቀውስ አባብሶ ለውድቀቱ የሚያበቃው ሀይልና ንቅናቄ ባለመኖሩ ግን ዕድሜውን አራዝሟል። የወያኔ አገዛዝ ከአሜሪካ ሙሉ ደ*ጋ*ፍን ለማግኘት በሚል ሶማሊያን ወሮ በሳምንት ድልን ተቀዳጀሁ ብሎ በተመፃደቀ በአጭር ጊዜ ሊወጣበት ከማይችልበት ማተ መግባቱ ገሀድ ሆኗል። በንክኪም በአ*ጋ*ዴን በዚ*ያ*ድ ባሬው አድሚራል ወይም የባህር ሀይል(!) አዛዥ የሚመራው *ግን*ባ ሊጠናከር የሚችልበት ሁኔታ ተከስቶ ወያኔ በዚሁ አካባቢ በዜጎች ላይ ፍጅትን ማካሄዱ ተ*ጋ*ልጧል። የሶማሊያ አክራሪና ፀረ ዴሞክራሲ **ሀይሎች ለኢትዮጵያ ሊያ**ጣጡ የሚችሉትን አደ*ጋ መ*ቋቋሚያው መንገድ ወረራ አለመሆኑ ግልፅ ሲሆን ወያኔ ይህን አማራጭ የወሰደው *ግን የአሜሪካንን* ፍሳጎት ለማሟላት መሆኑና ከዚህም ከፍተኛ የገንዘብና የፖለቲካ ድ*ጋ*ፍ ሊ*ያገኝበት መቻ*ሉ ደ*ግ*ም የታየ ነው። በአንፃሩ ግን ብዙ ዜጋ በሶማሊያ ማለቁ ለወያኔ መሪዎች ባይቆጫቸውም ሀቅ ነው። የኢትዮጵያ ታሪ ካዊ የቅርብና የሩቅ ጠሳቶችም በጉዳዩ እጃቸውን የማስገባት ዕድል በማ**ግ**ኘ ታቸው *መ*ዘዙ ገና ለወደፊት ሀገራችንን የሚያምስ አዛዥ ጄኔራል ገብሬ በሶማሊያ ጉቦ እየበሳ ማስቸገሩም ለዚህ አገዛዝ ዳግም ውርደት ጣረጋገጫ ሆኗል። በዚህም በዚያም ግን ወያኔ ከሶማሊያ ሽንፌትና ው ደትን ተከናንቦ ይወጣል ወይም በዚያው በወረራው ቀፕሎ ይበልጥ ጥቃትን ይቀበሳል እንጂ ሌሳ *አማራጭ* የለውም። ችግሩ በወያኔ ጦርም ውስጥ ያለውን ቀውስ አባብሶታል። የትግራይ መኮንኖችን በገፍ በመሾም ሊቆጣጠረው እየሞከረው ያለ ይህ ቀውስ ውሎ አድሮ ለአመፅና ብተብተ ሊያመራ የሚችል መሆኑ የሚገመት ነው;; ተቃዋሚ ሀይሎች በጦሩ ውስጥ የቅስቀሳና የድርጅት ሥራ ከሰሩ ደግሞ ውጤቱ መልካም ይሆናል ማለትም ይቻሳል።

"ነጭ ውሻ ሌላ ነጭ ውሻን አይነክስም" ይሳሉ ኬንያኖች። የመለስን አገዛዝ ቀውስ ለማለዘብ አነፃን ለመደለል 44 በአነፃነት የተከሰሱ ግለሰቦችን (ከሺዎቹ መርጦ!) ፌታሁ ቢልም መጣን ተቀበለን ሳሉት ተጎንባሾች ሌሎች *ግን ምንም ፈገግታ* አሳሳየም፡ የመለስ አገዛዝ ከዚህ ቀደም ለመደለል ያደርግ የነበረውን ደፋ ቀና ትቶ በግልፅ አፄ በጉልበቱ ትግራይ መሰረቱ ነኝ ብሎ ሊቀጥል መነሳቱን አልደበቀም። 4 ሚሊዮን የኢሕአዴግ አባሎች አሉኝ ብሏል። በመጪው ምርጫ በኢትዮጵያ ቀርቶ በጅቡቲም ሳያሸንፍ አይቀርም እየተባለ ነው ከወዲሁ! በአምባንንንንቱ ሊገፋበት ተነሳስቷል። ካልተቻለውም ከሥልጣን እንወገድ ሲል ያሰማው ከመሰል ጠባቦችና ሀገር ሻጮች *ጋ*ር ተቃቅፎ ሊቀጥል ማቀዱ ስውር አይደለም። ከባሪድ እርዳታ አንፃር ደግሞ በአሜሪ

ካ ቅጥረኝነቱ እስከቀጠለ ድረስና በአፍሪቃ ቀንድ የአሜሪካ ቡችላ ሆኖ እስከቆየ ድረስ ቡሽ ቢሄድ አባማ የሚደግፈው መሆኑ ግልፅ *ነው። የሶማሊያ ሁኔታ እየተባባ*ሰ እንጂ እየረገበ ባለ**መ**ሆኑ፤ የሱዳን ይዞታ ሊብስ በመቻሉ ወዘተ የመለስ አገዛዝና አዲሱ የአሜሪ ካ አስተዳደር 'አለና!" መባባላቸወ ቀጣይ መሆኑ የሚገመት ነው;; ሆኖም የመለስ ቡድን ውስጣዊ ይዘት መበሳሳቱ ገህድ ነው:: በተለይም አዜብ ጎሳ ከነስብሀት *ነጋ ጋ*ር ሳይቀር ችግር የገባች በመሆኗ፤ ከዋና ደ*ጋፌያቸ*ው ከአሳሙዲ *ጋ*ርም ንትርክ መባባሱ ችግሩን ይጠቁማሉ። የቤን ሳደን ወንድምና ሌሎች የአረብና የኢራን ነጋዴዎች ብቅ ብቅ ብለው አሳሙዲ ጣል ጣል መደረጉና የሻኪሶ ወርቅ ማዕድን ድርሻዋ የተጓደለባት አዜብም በሼኩ ሳይ *ማ*ነሳቷ (ግብር አልከፈለም፤ፅዳ አልከፈለም በሚል ከሰውታል፤ ኮንትራት **ነጥቅው,ታል፤ ሎሌዎቹም ወደ** አሜሪካ ዘልቀዋል ተብሏል) *መ*ጤን ያለበት ክስተት ነው። በአጠቃሳይ ካለፈው ጊዜ ዛሬ ሲታይ የመለስ አገዛዝ በባሰ ቀውስ ገብቶ ከጊዜ ወደጊዜ ፍራሽ *እያደሰና ቀጻጻ* ሊደፍን እየጣ**ረ በ**መጓዝ ሳይ ነው:: *ማ*ለስም በየሰዓቱ ከምር*ጥ* ጫት *ጋር የሚያጠ*ፋው ጊዜ ለመፍትሂ እየረዳው አለመሆኑ ይገመታል። በመጪው የወያኔ ምርጫ ተብዬ ቧልት የሚያጅቡት ኖሩ አልኖሩ ወያኔ አሸናፊ መሆኑ ዛሬ ጀምሮ የተደመደመ ነው። ይህ ግምት ግን በሌላ በኩል የተቃዋሚውን ሁኔታ ያስገድዳል። በቅድሚያ ግን ከተጨባጩ የሕዝብ ሁኔታ አንፃር ስናየው ወያኔ የሀገሪቷ **ኤኮኖሚ እያደገ** ነው ብሎ ከፈረንጅ አዳናቂዎቹ *ጋ*ር በመሆን

ሊያበርድ የሚችል አለመሆኑ ተከታዮቹን እያበሳጨና እን አባ ዱሳን በከንቱነት ይበልጥ እ*ያጋ*ለጠ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ ማን ወያኔን በከሰረበት ፖለቲካ ሊያጅቡና ሀይ ሀይ ሊሉት *እንድንመ*ሪምር ያቆበቀቡት ሳይቀሩ አርጩሜው እየደረሳቸው ነው።

በዚህ መልክ የአቶ ቡልቻ ደመቅሳ የአሮሞ ቡድን ዋና *ፀሀፊ የአነግ ጋሻ ጃግሬ ተብሎ* ተይዟል። ወያኔ የአነግ አንጃዎችን ቢመፃደቅም የድህነትና የስቃዩ በትጥቅ አስፈቺ ሽማፃሌ ደረጃ እየከፋ መሂዱ ይታወቃል:: ተብዬዎች አማካይነት ይበልጥ የወያኔ አገዛዝ በሁሉም *መ*ስክ በሕዝብ ላይ መከራና ፍጻ፤ ሊከፋፍልና

ሊያስ**ጎ**ንብስ ቢ**ጥርም**፥ በሌላ ውርደትና በኩል በርካታ ኦሮሞዎችን ስቃይን በባሰ መልክ በማምጣቱ በሽብርተኛነት ወንጅሎ ለእስር ምልዓተ ሕዝቡ ውድቀቱን *ዳርጓል*። በወያኔ ምርጫ እንገባለን እየተመኘና እየፈለገ ነው። ሕዝብ ያሉትም እነ ወይዘሮ ብርቱካንም ለውተን፤ ነፃነትን ይፈል*ጋ*ል ቢሆኑ በወያኔ በየሰበብ አሰባቡ *እንጂ* ከወ*ያኔ ጋር መ*ለማመጥን፤ ከመወገዝ ማምለጥ አልቻሉም። ወያኔን መቻልን አይፈልግም።

ይህ በመሆኑም በሕዝብና በወደኤ፣ በወያኔና በተቃዋሚ ድርጅቶችና አልፎም በሕዘብና በተቃዋሚ ድርጅቶች መሀል ያለው ልዩነት ሰፍቷል እንጂ አልጠበበም። ሕዝብን ከድተው ለወያኔ ያደሩት ተቃዋሚ ተብዬዎች ያበቃሳቸው ናቸውና ከቁጥርም ከቁም ነገርም የሚገቡ አይደሉም። ታማኝ ተቃዋሚ ማለት ሕዝብን መካድን መሸፈኛ አባባል መሆኑ ከተ*ጋ*ለጠና ከታወቀ ጊዜ አልፏል።

ፀረ መለስ ነን ብለው ግን የወያኔን የበሳይነት ሲቀጥሉ የሚፈልጉትም አረናዎች ተ2ልጠዋል።

ሕዝብ ደፃፎት የነበረውንም ድርጅት ከፋፍለው በወያኔ ምርጫ ለመሳተፍ በአዲስ ስም ብቅ *ያ*ሉትንም የሚሞኝላቸው ብዙ ሰው አለመኖሩ ግልፅ ሆኗል። የዚህም የዚያም አንጃ ውሾ ተወግዟል። በመኢአድ በኩልም ሕዝባዊ ተቃውሞን ለማጠናከር እየተጀመረ ያለው ሙከራ የሚበረታታ ቢሆንም ይህ ድርጅትም ቢሆን አሰራሩን ይበልጥ ሙያተኛ አድርጎ መነሳትና በወያኔ ምርጫ መሳተፍ የሚባለውንም፤ የምርጫ ህጉና የኮሚሽኑ ይዘት ካልተለወጠ ፤ በግልፅ መቃወም ይጠበቅበ,ታል። ህብረት የተባለው *ግን*ባር ቀኑ ደርሶ አሸልቧልና በዚህ የሚገመገም አይሆንም። የአርበኞች ግንባር የተባለውም በሁለት ተከፍሎ መነታረኩ የቀጠለ መሆኑ የሚደበቅ አይደለም። በኮማንደር መስከረም አታሳይ *እንጦራ*ለን የሚሉ አሁንም ያሉ ሲሆን የለም እሱ ተባሯል፤ ሙሴ ተገኝ የተባለውም አልባሌ ግለሰብ ተባሯል ብለው ከሻሪቢያ *ጋርም* ሰምረው ያሉ አሉ። በውጭ ሀገር በእን ልል ቀስቅስ የቀድሞ የቅንጅት የ*ፓር*ሳማ ተመራጮቸ ሲመሩ÷ አብረዋቸው ደግሞ በቤት ሥራ ከሞሽን ከወያኔ የለንደን ኤምባሲ *ጋር* ይሰራ የነበረው የለንደት ስለሺ፤ አጠያያቂው የደርግ ሰው ዘውድ ዓለምና የ'ዜሮ ዜሮ' ዘፋኙ ወዳጅ ደምስም በአመራር አሉ። ይባስ ብሎ ግን የሻሪቢያና የሌሎችም አገል*ጋ*ይና ፀረ ትግል ነው ብለው ብዙዎች የሚጠረጥሩት ኤልያስ ክፍሌ የዚህ ቡድን ዋና አ*ጋር* በመሆኑ ብዙ ጥያቄዎች መነሳታቸው አልቀረም። በዋና መልኩ ግን በዚህ ግንባር ስም ብዙ ቢወሳም በሀቅ በመስክ የሚንቀሳቀስ ሀይል ስለመኖሩ ተጨባጭ መረጃ ገና አልተገኘም ብንል ትክክል ነው፤ ቢያንስ ብዙዎችን በሚያሳምን መልኩ። ኢሕአፓም ቢሆን ከውስጥ ቦርቧሪ አንጃ ከተለያየ በኋላ እንቅስቃሴውን እይጠናከረ ቢመጣም በሚፈለገውና በሚጠበቀው መስክ ግን አመራሩን ወይም አለሁ ባይነቱን ገና አሳሳየም። አንጃዎች? ነፍስ ይማር ብለን እንለፈው። የትጥቅ ትግል ያወጁት ግንቦት

7ቶችም ምን በተጨባጭ በዚህ

የሚታይ ብዙ የለም። አንግም

በአንጃ ተከፋፍሎ እየዳከረ ሲሆን

*ማ*ስክ እየሰሩ ለመሆናቸው

*አንች*ልም። *ጣፅ*ሀፍ ሳይሆን ትምህርት፤ በቅድሚያ ህይወት ተመክሮ ነው ይባላልና ( ኤሊሙ ማይሻ ሲ ቪታቡ÷ በስዋሂሊ) አባት እናት አያቶቻችን ደማቸውን አፍሰው የፃፉልንን ታሪክ ማንበብ ማወቅ ግዴታችን ነው። ሀገርን የምናድነውም በራሳችን ትግል በራሳችን ተመክሮ መሰረት ነው፤ የተውሰ መተረቢያ እንደልብ አይቆርተምና የባዕድ አምሳኪ አዋቂና ምሁር ተብዬዎችን መመፀዳቂያ ወደጎን ትተን በራሳችን ተመክተን፤ በእኔ ብሔው ብሶት ትግሳችንን ቃኝተን መዋደቅ አለብን። አወቅን ልሂቅ **ነን ባዮቹ፤ ስልጡን ፖለቲከ**ኞች *ነን* ባዮቹ የሚሰብኩት ወንጌል ለባሪድ ወይም ለወያኔ ተጎንብሶ ክራርይሶን ነው። ሰበካቸው ቢሳም ሲሳሀም ሳንይዝ ለስም መጠሪያ እንኳን ቼኮዝ ሳንወድር ክላሺን መትረየስን ያነገበን ጠላት *እንግ*ሐም ነው። *እንግ*ሐም ሳይሆን በእውነቱ በርከክ ብለን

ወደ ገጽ 21 ዞሯል

## 9ኛው ዓመታዊ የታዳጊ ወጣቶች ኮንሰርት ተካሄደ፤

የተንት መጻሕፍትን ለሠሳሳ



በኢትርዮጵያዊያን ማህበርና ፀሐይ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አስተባባሪነት የሚካሂደው ዓመታዊ የህጻናትና ታዳጊ ወጣቶች ኮንሰርት በዚህ ዓመትም በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ። የኮሠርቱ ዓሳማ የልደትን በዓል ምክንያት በማድረግ ለህጻናቱና ለታዳጊ ወጣቶ ች በማህበሩ አመካይነት የተዘጋጀውን ስጦታ ለማበርከት ነበር።

በዕለቱ ብዛት ያሳቸው ህጻናትና ታዳጊ ወጣቶች የተገኙ ሲሆን÷ የፀሐይ ሙዚቃ ት/ቤት ተማሪዎች ያሳዩት የተለያየ የሙዚቃ ትርዒት ዝግጅቱን የበለጠ አስደሳች አድርጎት ውሷል። ይህን ዓመታዊ ኮንሰርት ምክንያት በማድረግ፥ የኢትዮጵያዊያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ፕሬዘዳንት የሆኑት ዶ/ር ቡሻ ታዓ ባሰሙት አጠር ያለ ንግግር፥ ሲወርድ ሲዋሬድ የመጣውን ባህሳዊ ቅርስ ለልጆቻችን ባግባቡ ማውረስ ተገቢ መሆኑ ጠቅሰው፥ ለመጭው አዲስ ዓመትም መልካም ም管ታቸውን ገልጸዋል።

## የኮሚቴ ቱሪስቶች እና ታርጋቸው

### ከመሳኩ ይስማው

ማህበር በመግባት cንቶ

ታርጋዎች ሌላም

"እኔ ገለልተኛ ነኝ፤ ከወያኔ

አንዳንድ ቃላት አሉ የሚያሳዝኑኝ። ባንዳንድ ሰዎች ትርጉጣቸው ተጣሞ ዘወትር ግልጋሎት ላይ የሚውሉ። "ገር ወዳድ"፣ "ገለልተኛ" ወዘተ የሚሉት *ዓይነት።* በ የአካባቢ*ያች*ሁ ቃሳቱን አዘውትረው የሚጠቀሙትን ሰዎች ልብ ብሳችሁ ሳፍታ አጢኑ። መድረክ ይወዳሉ። ወደ አካባቢው ብቅ ያለ ማንኛውም ተቃዋሚ ድርጅት ወይም እንቅስቃሴ መሪ ሁሉ ግንባር ቀደም አስተና*ጋ*ጅ ናቸው# በሚቋቋመው የድ*ጋ*ፍ **ኮሚቴ ሁሉ መግባት** ያዘወትራሉ። የጋዜጠኞች፣ የመምህራን፣ የሰብዓዊ ከሚጠቀሙባቸው ሐረ*ጋ*ት አንዱ " ገር ወዳድ" ነኝ መብት፣ የድንበር ጉዳይ፣ የሚል ነው። ገርና ወዘተ የድጋፍ ኮሚቴ ---የማይገቡበት የለም# ሕዝብን ይታደጋል ብለው በወያኔ የይስሙሳ ፓርሳማ የሚያምኑበት የፖለቲካ ተመጥኖ የሚሰጥ ድርጅት ወይም ሕዝባዊ ወንበርን አንቀበልም፣ እና ቆር*ጠ መታገ*ል "*ገርን* የህዝብ ድምì ይከበር!! ---መጥሳት" የሆነ ይመሰል። መፈክር። ይጨበሞባሉ፣ የኢትዮጵያን አንድነት ያስጨበሞባሉ። ወያኔን *እስከወዳኛው በትጥቅ/* **እና የህዝቧን የዴሞክራሲ** መብት ጥያቄ ማስከበር በሁለገብ ትግል አስወግዶ፣ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት ዓላማቸው ካደረጉት የፖለቲካ ድርጅቶች *ጣር.ጋገ*ጥ!! --- አሁንም መፈክር። ያጨበሞባሉ፣ ያስጨበጭባሉ። በአንዱ ሲሳተፉ/እየተሳተፉ በግልብሑም ከወያኔ *ጋር* ማንባራቸውን ለጥይት፣ ተስሳልሶ፣ የሚቀማውን አካላቸውን ለስቃይ የሰጡ/ የሚሰጡ ወገኖችስ ገር የህዝብ ድምነ ቀምቶ **እየ**መጠነ የሚሰጠውን የጠሉ ናቸውን? ስለ ገርና የይስሙሳ ፓርሳማ ስለህዝብ ዋ*ጋ መ*ክፈላቸው ወንበር በመቀበል በጊዜ የፍቅራቸው ማስረገጫ ብዛት እንደምናሽንፈው መሆን ያንሰዋልን? እነኝህ ባለ "*ገር ወዳ*ድ" ተስፋ እናደር 2ለን!! --- ¢ሎት አይሉት መፈክር። ያጨበጭባሉ፣ ያስጨበምባሉ። የመፈክር ማዕድ ቤት ሌሳ የማየው ጠሳት የለኝም" ወጥ ቀማሾች። መፈክሩን የሚል። ይህ መቼም የሚያዘጋጅላቸው ሰው ተሳንት ምን ይል ነበር? ነገስ | ተንኮልና እና አ*መ*ጣጥ ምን ሊል ሰንቆልናል? እስከ በወጉ አለመገንዘብ፤ መቼስ በነናት ይመራናል? አለዚያም አጉል ስሜታዊ ብለው መጠየቅ ጋር የሚተዋወቁ አይመስልም። ለነገሩ እነሱም የሚሰጡት ወያኔ በግልነም በስውርም ሊያጠቃቸው እንደሚያደባ በዙሪያቸው ካለ። ድጋፍ ሌላ አ ንዳ አስያዢ

ባካባቢያቸው ጎራ እስከሚል መገንዘባቸው የትግሉ ሁ ነው ባይ ነኝ። ባጠፌታውም በሚያመቻቸው መንገድ ባካባቢያቸው ሁሉ ወያኔን ማጥቃት፤ የሚመሰረተው ኮሚቴ ሁሉ እፍታ *ቀማሾች ናቸው* ። እራሳቸውንም *መ*ከሳከል የመጣ "ተቃዋሚ" ነኝ ባይ የግድ ይሆናል። ወያኔ ሁሉ መፈክር አስተጋቢ ሁሉጊዜም ወያኔ ነኝ ብሎ ማሚቶዎች ናቸው። አንዱን | ይጠቃኛል ብሎ የሚያስብ ይ ምሩትና ከተወጠነው ካለ የዋህ ነው። ቢያንስ ያምርም ይሁን የረጅም ጊዜ ቢያንስ ከእን ልዴቱ እና እቅድ *አንዱም* ሳይሳካ፣ ሌላ መሰሎቹ ያልተማረ። አካባቢያቸውን ኢትዮጵያዊ **ካልሆነም ከወ**ያኔ ወይም ማህበረሰብ የሚመለከት ከሕዝብ መቁረጥ ያቃተው እንቅስቃሴ ከተ መረ ወሳዋይ **ፐልቅ ነው። የኮሚቴ** ወይም ወያኔ ተከል ቱሪስቶች። ታዲያ ይህ (አስመሳይ) ነው። የኮሚቴ ቱሪስትነታቸውን ትክክለኝነት *እ*ነኝህ የኮሚቴ ቱሪስቶች ለማስረገጥ/ለማሳ*ሙን* 

እና ባለ*ቃላት ታርጋዎች* በየአካባቢያቸው የኢትዮጵያዊውን ማህበረሰብ የ*ጋራ* እንቅስቃሴ እንደ ውሃ ያዋልሉታል። በየጊዜው ወይኔ ወይም አቅጣጫ አስቀያሪ ተቀነሳዎቹ ወይም አትራፊ ነ*ጋ*ደዎች የሚፈጥሯቸውን አ ንዳዎች ተከትለው ኮሚቴ በመፈልፈል፤ የወንንን እንቅስቃሴ ግብ ያልሰነቀ፣ ወያኔም ላይ ዒላማውን ያሳንጣጠረ ያደርጉታል። ትግሉን በማጠናከር ፌንታ ወይም የሲቪክ እንቅስቃሴ ያዳክሙታል። ባጭሩ ከወያኔ ጋር የሚካሂደውን ተግል ከውዥንብር እና ከማወሳወል የ¢ዳ፣ **ባ**ልነታትና ቁርጠኝታትን የተሳበሰ መሆን ቢገባውም ያሳረግጡታል ወይም ወደሆዋሳ ይመልሱታል። በሚምሉበት የህዝብ ትግል ሳይ እያደረሱ ያለውን ጥፋት መቹ ይሆን ቆም የሚያዘወትሩት ሐረባ አለ። ብለው የሚያገናዝቡት? **ጤ**ታኛ ልቦና ካላቸው*።* ካልሆነም መቼ ይሆን የወያኔንና አጋሮቹን የጥቃት ሰው የሚመክራቸው? *እገ*ሌን አምነዋስሁ ወይም አምናታለሁ የሚል ሳይሆን ትላንትን፣ ዛሬ የሆነ ጥሬነት ይመስለኛል። *እና ነገን አ*ስተውሎና አገናዝቦ ድክመታቸውን የህዝብ ወገን ነን የሚሉ ሁሉ የሚነግራቸው ወዳጅ

## የአቶ መንግሥቱ ዋሲሁን ቢሰጠኝ አጭር PUROT +Chi



*መንግሥ*ቱ ዋሲሁን ከአባታቸው ከአቶ ዋሲሁን ቢሰጠኝ እና ከእናታቸው ከወይዘሮ ውቢት **ፋን**ታ በ1954 ዓ.ም በወሎ ክ/ ሀገር ዋግ አውራጃ ሰቆጣ ከተማ ተወለዱ።

**h**1961-1968 9.90 ከ1ኛ-8ኛ ክፍል የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዋን ሥዩም አድማሱ ወሰን ትም/ቤት ተከታተሉ።

ከ1969-1971 ዓ.ም ባለው ጊዜ በሰሜን ጎንደር ገጠራማ ቦታዎች በመዘዋወር በጸረ-ደርግ ትግሎ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል።

ከ1972-1975 ዓ.ም ያለውን ጊዜ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በምሥራቅ አጠቃሳይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀቁ።

በዚህም ከፍተኛ ነተብ በማምጣት ወደከፍተኛ ትምህርት ተሽጋገሩ። በመሆኑም፥ ከ1976-1980 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ፋካሊቲ በ*መግባት ትምህር ታቸውን* ጨርሰው በ1980 ዓ.ም በከፍተኛ ውጤት የህግ ዲግሪ አግኝተዋል።

ከ1981-1988 ዓ.ም በፌዴራል ጠቅሳይ ፍርድ ቤት (ሰበር ሰ**ሚ** ፍ/ ቤት) የህግ ኤክስፐርት በመሆን አገልግለዋል።

ከ1989-1990 **ዓ.ም ድረስ በግል** የተብቅና ሥራ ተሰማርተው ለወገኖች የህግ ምክርና አገልግሎት

በሚያዚያ ወር 19990 ዓ.ም በወቅቱ በተፈተረባቸው ችግር ምክንያት እጅግ ከሚወዷት አገራቸው ኢትዮጵያ በመውጣት ወደኬኒያ በስደት ሂዱ።

### ከዘመዶቻቸው፥ ጓደኞቻቸውና ወዳጆቻቸው፤

የብስንም ተጉዘህ ባህር አቋርጠህ፥ ከትብት መቀበሪያ ከእናት አገርህ፥ ተሰደህ የሄድከው እንደዚያ እርቀህ፥

> ለፍትህ ዴሞክራሲ በተናት መሟገቱ፤ በተልቅ የአገር ፍቅር የአሳማ ጽናቱ÷ እራሱን አርቆ ከሹ*መ*ት ከሃብቱ÷ ሲታባል ነበረ እስከዕለተ ሞቱ÷ ሞት በስደት ሆነ ከአገሩ መውጣቱ።

በእናት አገርህና በኖርዌ አሜሪካ፥ የተማርከው ትምህርት እውቀትህ ሲለካ÷ ከኢትዮጵያም አልፎ ለዓለም ለአፍሪካ፥ የሚጠቅም ነበር እጅግ የሚያረካ፥ ከሞት አያመልጥም የህግ ሰውም ለካ።

ፍትህ ዴሞክራሲ በአገር እንዲሰፍን፥

## **ABSURD STATISTICAL GIMMICK IN ETHIOPIA'S 2007 CENSUS**

By Cens Kerk - December 15, 2008

Absurd statistical gimmick in Ethiopia's 2007 census and the need for accounting for the missing 3.0 million people in Amhara and Addis Ababa.


When the second population and housing census was conducted in 1994 (the first was in 1984), the total population of Ethiopia was 53.5 million, putting the country the second most populous in Africa. There were no surprises or inconsistencies in the results of both censuses. Unlike its predecessors, the 2007 National Population and Housing Census was accompanied by long delays and the results contained horrific inconsistencies and unprecedented errors.

The much awaited population census result was made public a couple of weeks ago. According to the new census, the country is home to only 73.9 million people in 2007, significantly lower than the 79.1 million expected based on the 1994 census and various demographic surveys carried out between 1994 and 2007 (see World Bank, Ethiopia at a Glance).

The population growth rate has been reduced from 2.6 to 2.51. What is striking about the census is that the lower overall population number or growth rate is attributed to a sharp decline mainly in two regions, namely Amhara and Addis Ababa.

According to the 2007 census, population growth rate varies markedly among the different regions: the highest annual population growth rate is observed in Gambella region (4.1 percent) followed by Benishangul-Gumuz, growing at a rate of 2.94 percent | in Oromiya and 69.6 percent | number (Table 1). Oromiva and SNNP in SNNP (Table 3). The Amare reported to be growing at | hara region also shares similar | born to wom-2.90 percent per annum over | features with other regions of | en. However, the same period. The growth | the country such as Oromi- | the popularate for Tigray is 2.48 percent. ya, Benishangul-Gumuz, and tion growth of 2.55 percent for Somali, 2.40 | SNNP in terms of wealth dis- | the region is percent for Dire Dawa, 2.22 | tribution (Table 4). Not surpris- | driven more percent for Afar and 2.61 per- ingly, close to 84 percent of by migration cent for Harari. By contrast, | married women in the Amhara | than by natuthe growth rate for Amhara is region did not use any con-ral growth. the lowest, only 1.70 percent. | traceptive in 2005 (Table 5), | According The capital city, Addis Ababa, | a feature akin to regions like | to the 1999 is also reported to be grow- | Tigray, Oromiya, Benishangul- | Labour Force ing by only 2.01 percent per | Gumuz, Gambella and SNNP. | Survey, the annum, the second lowest | It should be made clear that all | rate of net-

growth rate of Amhara is to- and Health Survey (DHS) report 3.9 percent tally inconsistent with trends | which is based on a nationally | per annum. and statistical facts until the representative data collected We believe current census report. Why only two years before the new this rate of are the growth rates so low census by the Central Statis- migration has in Amhara and Addis Ababa? | tical Agency (CSA). CSA is, a | increased in Is there any fundamental eco- government institution which recent years nomic transformation or any also conducted all the census as evidenced tion taking place in the two one.



regions? Similar doubts were also raised when the census report was recently presented to the Parliament but no satisfactory responses were given.

100

Available demographic and socioeconomic from the other regions. Table 2, for instance, portrays total fertility rates by region and it can be observed that the Amhara region has the fifth highest total fertility rate and the third highest mean number of children ever born to a woman of 40 to 49 years old. In other words, Amhara and Tigray regions have the same fertility rates (5.1). The mean number of children born is, in fact, higher in Amhara

children ever born to a woman

than Amhara. This is to be expected because women in Amhara are not better educated than their counterparts in other regions: illiterate women in Amhara region account for 69.5 percent, compared to 63.0 percent in Tigray, 66.1 percent | lowest mean the information (tables 2 to 5) migration in The sudden drop in the is from the 2005 Demographic the city was

disaster of biblical propor- surveys, including the current by the rapid

tification for the 1.7 percent growth rate in the Amhara region. If we take a conservative growth rate of 2.51 percent,

which is the same as the national average, then the true population of the Amhara region is 19.09 million, not 17.21 million (Table 6). Nearly two million people have ceased to exist in the Amhara region not because of any sudden earthquake or tsunami but because of absurd statistical error or

unprofessional manipulation. Given that Amhara is among the poorest regions in the country, budgetary and grant allocations which exclude the

(7.0) than in Tigray (6.8). Only the poverty SNPP (7.5) and Oromiya (7.1) and deprivahave a higher mean number of

With

gard to Addis Ababa, has the lowchildren ever expansion of the last 10 or 15 years.

The recent boom in the housing construction in all corners of the city is unprecedented. If we add a minimum natural growth rate of 1.0 percent to the 3.9 percent of net-migration (which is an underestimate by all account), the annual growth rate of Addis Ababa's population is 4.9 percent, which is more than double the growth rate given in the new census report (2.01%). Accordingly, the true population of Addis Ababa is 3.93 million, not 2.74 million as given in the new census report (Table 6). Again, the 1.2 million people missing in the new census do | cident. exist and need to be counted.

In short, Ethiopia's total population in 2007 was not 73.8 million but rather 76.9 million. A total of 3.0 million people in Amhara and Addis Ababa have not been accounted for in the latest census.

The anomalies in the report are extreme with serious political, social, economic, legal, ethical and human right implications. This blatant error is unprofessional and deeply embarrassing for the government. We trust that CSA still has statisticians and demog- gions.

raphers capable of checking the facts and taking corrective actions without delay. We also call upon multilateral and bilateral organizations operating in Ethiopia, including the United Nations Population Fund (UN-FPA), the World Bank, the IMF, the African Development Bank, USAID, DFID, SIDA and CIDA as well as statisticians, demographers and related professionals to look at the inconsistencies and gross underestimations. Any delay in acknowledging the existence of the 3.0 million people would only mean that the error occurred by design, not by ac-

This incidence, if not corrected immediately, should also cast serious doubt on all quantitative and qualitative information so far provided by the government. Improvement in per capita income requires a sound development strategy and a concerted effort to increase the numerator or the GDP, not a sudden slashing down of the denominator or the size of the population.

In our next report, we will critically look at the current census report by major reli-

Haile Mammo

GF-1, OBM-1 1MT, HVAC

**Certified Stationary** 


Engineer

ከኬንያ ኖርዌይ ብሎም አሜሪካን የተሻጋገርህ፥ ለሞት አልነበረም *መንግሥቱ* አሳማህ።

ብቁ ባለሙያ የህፃ ኤክስፐርቱ፥

ለኔ ብሎ *መኖር ያል*ፌጠረብህ÷ አገሬ ወገኔ ሁልጊዜም እንዳልክ÷ በትግል ተወልደህ በትግል ኖረህ፥ ከመሥመር ሳትወጣ ተቅም አሸንፎህ፥ እንደ ቃልህ ሆነ *መንግሥ*ቱ ሞተህ፥ መንግሥቱ ዋሲሁን ነበረ ስምህ፥ በሞት ሳትሬታ በዓለም ስምህ።

መንግሥቱ ከትግል ሳያጥፍ ግንባሩን፥ በስደት ሞት ሞተ የማይቀረውን።



## Tikam K. Lalla, ll.b.

·BARRISTER ·SOLICITOR · NOTARY PUBLIC •ኢሚግሬሽን •ቪዛ •የህግ ውክልና

 House Purchase/Sale/ Mortgages Wills • Incorporation • Business Immigration • Visa • Declarations Power of Attorneys • Notarizations

ቲካም ኬ ሳሳ፥ የህግ ጠበቃ

Toronto Main Office: 1203B Bloor St. W., Toronto, ON, M6H 1N4 (Between Lansdowne & Dufferin) Tel: 416-532-2801 • Fax: 416-532-4942 email: tklalla@rogers.com

Mississauga Home office: 5159 Hidden Valley Court (Eglinton & Creditview) Tel: 905- 812-8004 (Evening & Weekends - By appointment only)

### ARIF HEATING AND CONDITIONING More than 10 years experience re-**SERVICE & INSTALLATION** Residental-Commercial-Industrial Force air furnaces-Mid Efficiency furnaces-Hi Efficiency furnaces-clean

& check up **Furnaces Boilers Humidifiers-Central** air conditioning **Quality Work Manship** 

**Satisfaction Guaranteed** Reasonable Rates Services to all Makes & Models **Professional Courteous** 

24 Hours EMERGENCY SERVICE



በክረምትም ሆነ በበ*ጋ* ወቅት የቤትዎን ውስጥ አየር ለማቀዝቀዝም ሆነ ለማሞቅ የሚጠቀሙበትን ቁሳቁስ ለማደሰ፣ ለመግጠምና ለመቀየር ሲፈልጉ በሙያው ተገቢ ስርቲራኬት ያለውን ሃይሌን ያነ*ጋ*ገሩ።

Call: Haile Tel: 416 995 1244

There is absolutely no jus- the city over

### **Human Rights**

## ETHIOPIA: CHARGE OR FREE ETHNIC OROMO **TERRORISM SUSPECTS**



Human Rights Watch | November 27

NEW YORK (Nov 27) – The Ethiopian government should immediately free 53 ethnic Oromos arrested several weeks ago on allegations of support for terrorism if it cannot credibly charge them, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch said that a court should not grant further police requests to extend their detention without charge past a December 1, 2008, deadline, in part because of serious risks of torture.

Ethiopian authorities have arrested more than 100 ethnic Oromo Ethiopians since October 30 in Addis Ababa and across Ethiopia's Oromia region, and 53 remain in detention without charge in Addis Ababa. The government claims they were helping plot terrorist attacks on behalf of the outlawed Oromo Liberation Front (OLF), that they were funding the rebel group or committing other, as yet unspecified crimes linked to terrorism or rebel activity.

"Ethiopia has well-founded fears of terrorist attacks, but has often manipulated those fears to suppress dissent," said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. "These mass arrests bear all the hallmarks of the 'imprison first, investigate later' tactics used to arbitrarily detain peaceful critics."

While Ethiopia has valid security concerns related to bombings and other attacks, the government has routinely cited terrorism as a pretext for suppressing nonviolent opposition and arbitrarily detaining peaceful government critics. Over the years, Ethiopia's government has regularly used accusations of support for the Oromo rebels, who have been carrying out a low-level insurgency Oromo population.

Those arrested include Bekele Jirata, secretary general of the Oromo Federalst Democratic Movement, an opposition political party with seats in Parliament; three human rights activists working for the Ethiopian Human Rights Council in the town of Nekemte (since released); teachers and university lecturers; and several prominent businessmen and hotel owners. At their last court appearance, some of the detainees said that they had been taken from their cells at night and tortured. Torture has been a routine practice at Addis Ababa's Maikelawi, or Central Investigation Unit, where the detainees are being held.

The Ethiopian government blames the Oromo rebels for numerous grenade and bomb attacks in Addis Ababa and elsewhere in recent years. A public statement by police and intelligence officials on November 22 accused legal opposition parties of harboring terrorists bent on "dismantling the national constitution" within their ranks.

The recent arrests coincide with a massive security deployment in Addis Ababa that took place in response to bombings on October 29. The Ethiopian trade mission in Hargeisa, Somaliland was hit by a suicide bomb attack that claimed at least four Ethiopian civilian lives. It was one of several near-simultaneous attacks in Hargeisa and the semi-autonomous region of Puntland in Somalia that killed at least 25 people, mainly Somali civilians. The attacks may have been carried out, though, by insurgents from Somalia, where the Ethiopian military has been engaged in support of the transitional government since De-

Past arrests of ethnic Oromos have targeted people from all walks of life, including political figures, teenage students, teachers, and civil society activists. In November, the government pardoned and released 44 people convicted of crimes linked to the rebels who nad been in prison for long terms. Some had originally been sentenced to life in prison or death.

As Human Rights Watch has suppressing-dissent" documented, governance in Oromia has long been marked by widespread acts of intimidation, arbitrary arrest, torture and other serious human rights abuses targeting people who criticize the government. Many of those targeted for abuses have done nothing more than to criticize local officials or participate in student protests.

Police investigators have not charged anv of the recent detainees with a criminal offense. Courts have ordered some detainees released after police failed to provide any legal basis to justify their detention. Five detainees were released in Addis Ababa along with others who were detained in Nekemte, Dembi Dollo and other parts of Oromia. But 53 remain in custody in Addis Ababa after police officials obtained a court order to allow them to keep the detainees in custody for two weeks while they gathered evidence against them. When the twoweek deadline expired on November 24. the police returned to court emptyhanded but obtained a one-week extension, until December 1, to find evidence that might substantiate criminal charg-

This pattern of prolonged detention without charge is routine practice in cases of Oromo Ethiopians arrested on accusations of terrorism or of supporting the rebels. Ethiopian courts often border issue remains unresolved.

eventually reject police requests for continued detention and order those held to be released - but only after they have spent weeks or months in detention while police claim to look for evidence that could justify their being charged.

"Ethiopian judges deserve praise when they stand up to order the release of people detained without legal basis," Gagnon said. "But often this only happens after detainees have already been held without charge for punitive lengths

Oromia is Ethiopia's largest and most populous region. Its regional government is controlled by the Oromo People's Democratic Organization (OPDO), a member of the ruling Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front

The Oromo Liberation Front fought alongside the governing party in the struggle to overthrow the Derg dictatorship, but after the war the two organizations fell out with one another.

The OLF was outlawed and its leadership driven from the country. It is now based in Asmara, Eritrea, Relations between Ethiopia and Eritrea have been poisonous since the two countries fought a bloody border war in 1998-1999 that claimed tens of thousands of lives. The

### **ANALYSIS**

### **HOW CAN OBAMA MANAGE AFRICA'S EUPHORIA?**

By Daniel Wallis | November | managing expectations. 7, 2008

KOGELO, Kenya (Reuters) - Within hours of Barack Obama's election victory, Kenya sent workers to bring electricity for the first time to his late father's rural village.

Obama may find it hard to bring such fast, tangible benefits to a whole continent that greeted his White House triumph with euphoria and vast expectations.

"Africans must not ask extraordinary things from him. must not expect ... that through the miracle of his election America will drain money on Africa to change our continent," cautioned Senegalese President Abdoulaye Wade. "I don't think that's going to happen, and it wouldn't be a good thing.

The appointment of a "son of Africa" to the most powerful position in the world has sent hopes for change soaring.

But given the global economic meltdown, and myriad other foreign policy priorities -- not least Iraq, Afghanistan, Russia and Iran -- the Obama | husbands it prudently, can administration's first policy significantly advance Americhallenge in Africa may just be ca's values and interests on

When he does turn his attention to its needs, there will be no easy answers. From fresh fighting in eastern Congo to the crisis in Darfur and intractable conflict in Somalia, many of Obama's intelligence briefings on Africa will be grim.

Priorities include accelerating the continent's integration into the global economy, securing American access to oil and other natural resources in the face of fierce Chinese and Indian competition, and contending with a host of humanitarian crises.

### "RARE OPPORTUNITY"

Analyst J. Peter Pham, Africa advisor to Republican candidate John McCain, said Obama's Kenyan ancestry would help drive policy there -- alongside strategic and political concerns.

"The excitement sweeping across Africa now presents (him) with a rare opportunity to translate effusive sentiments of good will into a windfall of diplomatic capital which, if he

achieve Africans' aspirations for peace, stability, and development," he said.

Obama's personal story has inspired millions across Africa, reducing many to tears of joy and pride when he won.

Some African leaders, however, might privately be feeling a bit nervous. Obama's campaign vowed to strengthen ties with governments and groups committed to democracy and accountability

Kenyan human rights activist Maina Kiai said Obama had showed his stomach for a fight when he visited South Africa in 2006 as the only black U.S. senator -- criticising President Thabo Mbeki for his slow response to AIDS and urging him to take a tougher stand against Zimbabwe's Robert Mugabe

He then to Kenya, met prodemocracy groups and gave a powerful speech at Nairobi University on human rights.

"The next thing you heard was government officials attacking Obama and saying he doesn't understand Kenya,"

"On Darfur, he has been very

has been very clear about the need for change and the need hurting his people ... he has consistently been on the side of the underdog, on the side of the people, the side of right, so

hopefully that will continue." The Nairobi Star agreed, saying Africa should not expect a soft ride from Obama: "In fact he will probably be tougher than Bush or Clinton, if we are to judge by his speech on corruption in Nairobi in 2006."

### DEMOCRATIC EXAMPLE

Obama is clearly interested in Africa -- the question is whether he will have the money to do anything here.

The issues certainly look likely to get more of a hearing at high levels with Susan Rice, former President Bill Clinton's top Africa aide, tipped as a possible national security ad-

Another legacy of history's most closely watched ballot might just be the dignity shown by McCain in defeat.

nyans, who saw their nation Cawthorne)

the continent while helping to 1 strong on it. On Zimbabwe, he 1 torn apart by post-election tribal violence at the start of this year. Many other African for Mugabe to stop killing and polls have also been marred by bloodshed.

> "It is particularly instructive to us in this country ... that John McCain gracefully conceded defeat but remained ever the steadfast statesman, as any leader anywhere worth his name should," said Kenya's Party of National Unity, which formed a unity government with the opposition to end the turmoil.

> Kenya's Daily Nation asked why, if the bloodshed seen in Kenya was unthinkable in the United States despite such a hard-fought, heated and lengthy election campaign was it so common on the world's poorest continent?

"The answer could simply be that we are incapable of har bouring any tolerance for each other's points of view," it said. "True democracy requires tolerance and the ability to give in with grace when we lose a political contest." (Additional reporting by Dakar and Johan The elation at Obama's win | nesburg staff; Writing by Danwas felt most strongly by Ke- iel Wallis; Editing by Andrew

## INDIAN GROCERIES & SPICES

Juvar Flour, Self Rising Flour, Barley Flour, Rice and all other spices, Bean Nuts

ከጤፍ ዱቄት በተጨማሪ፥ ማሽላ ዱቄት፥ ግብስ ዱቄት፥ ሽምብራ ዱቄት፥ ዱራም፥ ኮምሥራ በያይነቱ እናቀርባለን።

vegetables and many more ... (Corn Oil, Vegetable Oil & Mango Pulp, Fresh Coriander Leaves)



መሐሪ ዳዊት



416-752-7157

1983 Lawrence Ave East (at Warden Ave. & Lawrence)



## MISTER GREEK

### **MEAT MARKET** WHOLE SALE & RESTAURANT SERVICES





- WHOLE LAMB
- HALF LAMB

VERY FRESH- DIRECT FROM THE FARM

416-469-1577 416-469-0733

801 DANFORTH AVE. (CLOSE TO PAPE SUBWAY) TORONTO, ONTARIO

eas, and launched mortars

from within densely populated

neighborhoods. Ethiopian forc-

heavy rocket and artillery fire,

with devastating impact on ci-

TFG security forces and allied

militia have tortured detainees,

and killed and raped civilians

and looted their homes, some-

times in the context of house-

to-house joint security opera-

tions with Ethiopian troops.

atively disciplined in 2007, have

been more widely implicated in

acts of violent criminality this

year. Insurgent forces have

threatened and murdered civil-

ians they view as unsympathet-

ic to their cause and have forc-

ibly recruited civilians, including

The full horror of these abuses

can be captured only through

the stories of Somalis who have

Human Rights Watch inter-

viewed teenage girls raped by

TFG security forces, parents

whose children were cut to

pieces in their own homes by

Ethiopian rockets, and people

shot in the streets by insur-

gent fighters for acts as trivial

as working as a low-paid mes-

senger for TFG offices. One

young man described watch-

ing a group of Ethiopian sol-

diers rape his mother and sis-

ters in their home. "And I was

sitting there helpless," he said.

"I could not help my mother or

For many, the worst of it is

being caught between all three

sides at once. One young

help my sisters.'

children, into their ranks.

suffered through them.

### ETHIOPIAN: CENSUS DATA REPORT WAS REJECTED BY **MUSLIMS AFTER CONFERENCE**

Saturday, 2008

Facilitated by Network of Ethiopian Muslims NEME, Ethiopian Muslim organizations, leaders, activists, associations, thinkers and scholars all over the world had a teleconference on the census data and its implications. The conference was a unique one, as the participants tried to be as much candid as possible and let aside the so called political correctness.The conference was transmitted Live to a large audiences on palktak who had their chance to participate on the confer-

The discussion, in general, continued for about 7 hrs and it would be far beyond this article to convey it. Leaving aside to other mass media the details let us share the core points and the uniqueness of the conference and the discussion.

As there was an absolute consensus ,no time was spent on discussing of the corruptness of the census data at all. For Ethiopian muslims they lived it for along time, even they

December 13, | had a time were their very existence was denied. However, a detail was given on how things were developing for the latest census data, which Muslims had some hope of reversing the denial tradition, including under and above ground actors from

> they were let down by the government. That is after they had a land mark journey which they raised several muslim issues directly with the prime minster, which included the census data. A Badr member and one of the top leaders who led the journey expressed this as the "last one of a chain of our demands that we got it slapped on our face", despite the promise. "we have been doing this for the sake of our country and the love that we have for it. We know that the country will never prosper as long as the majority who are Muslims are oppressed."He

> The conference and the discussion was far beyond pointing fingers which Muslims usually do to get a temporary relief to their pain. In fact Mus-



he continued. He warned that

some muslims should not be

deluded by the variables, and

should not expect that a solu-

tion by changing a prime min-

ister or individuals, but within

All participants have come

to a conclusion that to shake

the invariables and bring jus-

tice and coexistence based

on mutual respect, muslims

should show their existence in

reality, regardless of what the

paper says. There was an un-

derstanding that blame lies on

muslims themselves, not on

christian elites and media who

organized themselves to their

own objective no matter how

ims focused on self criticisms | changing part of the policies' and self evaluation. They asked their failure to have any kind of impact of what so ever on the ground. " What would you bring if they were to claim Muslims as 2%?", one activist asked. A hot debate and discussion followed this reality, to get deeper and touch the reality.

Many found it to be things deeper than simple numbers and far beyond the existing regime. History and experience was briefly visited including the changes the country has seen wih regime changes. There are variables and static or invariable parts of policies", a thinker and a scholar explained. "Policies regarding muslims is-

"Good News! Good News!" it was that amazing person once again. Everybody who is dismayed by what is going on was surprised to hear him saying this at a time muslims thought that the good news are far beyond their imagination.

"You might be surprised that see a good news at statistical data which slaughtered millions of muslism! That apparently is not a good news, but nothing is new about this. The good news is that a record number of Ethiopian muslims are gathring and patiently discussed this single issue for a record length of time. For the first time I see muslims feeling the pain and expressing their readiness to bring a change. I am optimistic that change is coming and that is the GOOD NEWS.!!!"

Of the how to react a short .a. medium and a long run actions were proposed. They include legal, political and social activities to increase the awareness and expose how flawed the census data is, but in scientific sues are among the fixed ,un- | narrow and greedy their target | and and organized way.

## WAR CRIMES DEVASTATE POPULATION



Human Rights Watch | De-

cember 8, 2008 All parties in the escalating conflict in Somalia have regularly committed war crimes and other serious abuses during the past year that have contributed to the country's humanitarian catastrophe, Human Rights Watch said in a report released today. Human Rights Watch urged the United States, the European Union, and other major international actors to rethink their flawed approaches to the crisis and support efforts to ensure accountability.

The 104-page report,

ፒያሳ ምግብ ቤት ይመገሉ።

ግሩም ቁርስ!

*እናስተናግደዎታለ*ን።

ፋጣኝ በተፈለገው ቦታ እናደርሳለን።

ቃል÷ ሽሮ÷ የቡሳ ገንፎ÷ እንቁሳል ፍርፍር÷ ፍርፍር፤

እንቁሳል ሳንድዊች፥ የአትክልት ሳንድዊች፥ ተብስ ሳንድዊች፥

ተብስ (የበ**ግ**÷ የበሬ) ክትፎ ድሎት÷ ክትፎ÷ ቋንጣ ፍርፍር÷ ዱለት÷ የበግ ወ**ተ ...** 

ሥልክ ቁጥራችን: - 416-929-9116

260 Dundas St. E. (at Sherbourne St,)

የበለጠ ለመረዳት ወደ አድራሻን ነራ ይበሉ ወይም በስልክ ይጠይቁን፤ በትህትና

*እጅ የሚያስቆረ*ተም ሳንድዊች!

"So Much to Fear: War Crimes and the Devastation of Somalia," describes how the Somali Transitional Federal Government (TFG), the Ethiopian forces that intervened in Somalia to support it and insurgent forces have committed widespread and serious violations of the laws of war. Frequent violations include indiscriminate attacks, killings, rape, use of civilians as human shields, and looting. Since early 2007, the escalating conflict has claimed thousands of civilian lives, displaced more than a million people, and driv-

en out most of the population

Authentic Spices & Injera - We Specialize In Ethiopian Food

የደንበኞቻችንን ፍላጎት ከመቸውምጊዜ በተሻለ መንገድ ለማገልገል ዝግጁ ነን። ባለሙያ በተራት

በቀመመው፥ በጣፋጭነቱ ተወዳዳሪ በሌለውና በረጅም ጊዜ ባህሳዊ የምግብ አሥራር ዝ ባተረፈው

ሽሮ÷ በርበሬ÷ ማርና ቅቤ÷ እንዲሁም የተለያዩ ቅመማቅመሞች÷ የቴፕ ከሴትና ሲዲ

ቪዲኦ እናከራያለን፥ የእንጀራ ዱቄት እንሸጣለን፤ መፅሄትና *ጋ*ዜጣ እናሰራጫለን፤ ምግብ በአ

severely ited relief operations and contributed to emerging humanitarian crisis.

"The combatants Somalia have inflicted more harm on civil-Gagnon,

rica director at Human Rights Watch. "There are no quick fixes in Somalia, but foreign governments need to stop adding fuel to the fire with misguided policies that empower human rights abusers.'

Somalia has been without a functioning government since 1991, and a UN peacekeeping operation withdrew in failure in 1995. The years since have been violent and chaotic. In December 2006, Ethiopian military forces intervened to back Somalia's weak TFG against a coalition of Islamic courts that

> had won control of Mogadishu. In the past two years, the conflict has escalated dramatically, and internationally backed peace failed to make

man was given an ultimatum by radical Islamist Al Shabaab fighters in his neighborhood to join them or face retribution. school to find that his mother had been killed and his house destroyed in an unrelated artillery bombardment. abuses, who described at-

warring parties | lia, but Somali families are still | a regional threat and a global in stark detail. Each party to the conflict has indiscrimitry to flee find that the violent nately fired on abuses follow them." Hundreds of thousands of civilian neigh-Mogadishu's poorest residents, borhoods in Mogadishu on lacking the money to travel an almost daily basis, leveling homes without

warning and

killing civilians

in the streets.

Insurgent forc-

es have regu-

followed them there.

markets and residential ar- the world, with nearly 250,000 inhabitants. But the journey itself is perilous. Human Rights Watch interviewed many refugees who had been robbed, raped, or beaten by freelance militias as they fled Somalia.

Kenya's border with Somalia is closed, leaving refugees at the mercy of abusive smugglers and corrupt Kenyan police.

Hundreds of Somalis have drowned trying to cross the Gulf of Aden to Yemen, often after being forced overboard or abandoned at sea by traffick-Ethiopian forces, who were rel-

The United States, the European Union, and governments in the region have taken few positive steps to address the worsening situation in Somalia, and have too often taken ac tions that have made it worse Ethiopia is a party to the conflict, but has done nothing to ensure accountability for abuses by its soldiers.

The United States, treating Somalia primarily as a battlefield in the "global war on terror," has pursued a policy of uncritical support for transition al government and Ethiopian actions, and the resulting lack of accountability has fueled the worst abuses. The European Commission has advocated direct support for the transitiona government's police force with out insisting on any meaningfu action to improve the force and combat abuses

In recent months, the conflict has increasingly spread into neighboring regions and countries in the form of bomb ings and other attacks - precisely what Ethiopia's military intervention in 2006 sought to

During the latter half of 2008 there have been suicide bomb ings in the previously more sta ble semi-autonomous regions of Somaliland and Puntland, as well as rampant piracy on the high seas, and kidnappings

across the border in Kenya. "The Somali crisis is not iu tacks by all the the horrors unfolding in Soma- a nightmare for its people, it is left to confront violence that problem," Gagnon said. "The grows with every passing day," world cannot afford to wait any Gagnon said. "Even those who | longer to find more effective ways of addressing it."

> Human Rights Watch called for a fundamental review of policy toward Somalia and the entire Horn of Africa in Washfurther, have congregated in | ington, where the Obama adsprawling displaced persons | ministration will have an opporcamps along the Mogadishu- tunity to break with the failed Afgooye road, but the indis- | policies of its predecessor, and criminate fighting they fled has | in European capitals.

It also called for the estab-Tens of thousands of So- lishment of a UN-sponsored mali refugees have also fled Commission of Inquiry to inveslarly carried the country this year. Kenya's tigate violations of international out ambushes | Dadaab refugee camps are | law, map the worst abuses, and roadside now the largest concentra- and lay the groundwork for acbombings in tion of refugees anywhere in countability.

## SHARMA & SHARMA

BARRISTERS, SOLICITORS & NOTARY PUBLIC

Also of the Middle Temple, London, England, Barrister -at- law

We work for you

Highly successful and Affordable



Ishwar Sharma, LL.B

**CRIMINAL** 

Theft

Impaired Driving

Assault

Family Law

Bail Hearing

**IMMIGRATION** 

Visitor Invitation Letter

 Family Sponsorship Detention Review

Afidavits Sworn



Roop Sharma, LL.B

Tel.: 416-461-0467 Tel: 416-461-1777



942 Gerrard Street E. Toronto, ON M4M 1Z2

### Hawarya Volume 14 • No 2 • November/December 2008







ሀዲስ ነጋት የኪነት መድረክ - ከሳይ በሚታየው ዓይነት የተዋጣለት ትሪይንት ቶሮንቶ ውስጥ ለሕዝብ አሳይቷል÷



በቶሮንቶና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በትዉልድ ሀገራቸው ውስ**ጥ ያለውን የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ** መብቶች መጣስ በተመለከተ ለካና*ዳ መንግሥ*ትና ሕዝብ ካቀረቧቸው አቤቱታዎች መካከል በከፊል ከዚህ በሳይ የቀረበውን ይመስሳል፤







ባድር ኮንፌረንስ÷ ጁሳይ 24-27/2008 ኢትዮጵያዊያን-ካናዲያናዊያን እስሳም ማህበረሰብ ማህበር በቶሮንቶ ያዘጋጀው ደማቅ ዓመታዊ ጉብኤ፣


























የመስቀልበዓልአከባበር-ቶሮንቶ÷ካናዳ







የሚከበረው የአድዋ በዓል - ቶሮንቶ ካናዳ






በሐሚልተን (ኦንታሪዮ) የኢትዮጵያዊያን ሴቶች ማህበር ደማቅ የሆነ የመዝ胥ና ገንዘብ ማሰባሰቢያ ምሽት ባካሄደበት

























የሽርሽርጎዞ-በአትዮጵያኦርቶዶክስተዋህዶሃይማኖትቤ/ክርስተ*ያን*አመካይነትበአንታሪዮሐይቅሳይየተካሄደድንቅጉዞ፤

## **AFRICA: A UNITED INNOVATIVE RESPONSE TO THE GLOBAL RECESSION '08**

Bv Mammo Muchie

### Inspiration!

"We shall require a substantially new manner of thinking, if mankind is to survive." - Albert

"The boom ... creates out of itself an objective situation, which ... makes an end of the boom, leads easily to a crisis, necessarily to a depression, and hence to a temporary position of relative steadiness and absence of development." - J. Schumpeter

### 1. Introduction:

The 1929 depression started in the USA and it evolved into a global economic crises. The 2008 recession started in the USA, like a contagion it has now engulfed the whole world.

The great depression started with a stock market crash on October 29, 1929.

The Great depression continued for 10 years in the USA until the US war recovery in 1939! In 1929 much of Africa was

under the colonial yoke, except for a few countries, one of which is our own precious motherland, Ethiopia, which kept alive

Belva Spiel, B. Mus, LL .B

1670 BayView Ave.

Toronto, Ontario

Suite 402

the hope and possibility both in time and history the resistance and liberation imagination of Africa and all colonized peoples both in trying and non-trying

Today many African countries are politically independent and economically under heavy do-

Views are sharply polarized regarding what the impact of the current recession, which is very unlikely to ebb in the next few years, would be on Africa's development and opportunity. Some say Africa's marginalization is paradoxically a condition that may be more insulating rather than exposing Africa to

Others say marginalization is likely to make the recession, as it works itself out through the economic cycles across the globe severe and punishing on

Still others claim that the global recession may not have negative impact on the short term, but is likely to have long-term negative consequences especially in regions of the world where the number of the poor has been growing as in Africa.

Practicing Law since 1986

ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ጉዳይ ሲኖርዎት

በልቫ ስፔልን ያማክሩ! ህጋዊ ጉዳዮዎት

Refugee Calaims(Legal Aid Certificates

በአግባቡና በትጋት ይያዝልዎታል።

Serving the Ethiopian

Let us help with:

Family Sponsorships

Sponsorship Appeals

Independent Immigrants

Humanitarian Applications

Student & Work Authorizations

Tel. (416) 486 - 1688

Fax (416) 486 - 2274

Community since 1990

IMMIGRATION PROBLEMS?



### 2. Learning from the Great **Depression for dealing** with the 2008 Global Recession

The current global recession is likely to impact adversely on Africa despite claims that Africa's relative marginalization is a blessing in disguise. It is precisely because Africa is marginalized that as time goes by the recession will severely affect it.

 Whatever one says, many African economies will have to lower exports to the economies undergoing financial crises.

 They will face constraints to earn foreign credit

> They will face problems in attracting capital flows and foreign direct investment.

> > Their foreign change be lower as a consequence weaker demand and even lower prices for their commodities.

They are likely to face fluctuations in specially those linked or pegged to

the US dollar, the Euro and other daily fluctuating currencies. In the short

term, the key impact of the global recession is the likely reduction in world demand for Africa's largely agricultural and mineral exports. Even the price of oil has gone down to \$48

The other key impact is the difficulties the recession induces in controlling macro-economic policy.

The up and down swings of the markets and currencies make it harder for countries specially the vulnerable ones to maintain macro-economic sta-

In the 1929 great depression China was on a silver standard. Whilst those economies in the Gold standard suffered severely, China, though affected as well, was largely able to maintain relatively a stable currency during the depression.

I was recently in Bamako, Mali flying from South Africa. I was surprised that that the South African Rand was not one of the currencies the CFA is used to exchange with. I could not use the Rand. But I was able to use euros and dollars.

When I speak that Africa needs one currency, many people snap back and say this is pie in the sky. I say which is pie in the sky, 50 or so currencies that are weak, or one currency, if forged, that is going to be strong?

Those who wish to remain with fragmented economies and currencies are in the camp that has made Africa the loser over the last 50 years of post colonial freedom.

For Africa to secure in macro-economic policy, it needs a unified currency. Without developing such a currency Africa will always be a victim when the global economy moves from boom to bust, up and down and swings with cyclical movements.

### 3. What Kind of Monetary system for Africa?

A monetary system for the making of free Africa requires a substantially different approach from the process of monetary integration within the EU.

Unlike the European monetary approach to create an optimal currency area, an African monetary system is central to | tect Africa's developmental asforging Africa's emancipation. An African currency union will

grand oppression into an autobiography of liberation. It is thus a qualitatively different system differing in purpose, functioning, objective and intention from the pattern of monetary union of Europe where the issue is to unify fairly well functioning currencies in order to exploit the advantage of an enlarged mar-

reverse the history of Africa's

Africa's currency union is part of the overall struggle to mobilize finance internally in the effort to inter-connect states, peoples, communities, regions, economies, households, families, individuals and markets

Once Africa has an integrated economic and political system. it would create the necessary condition to forge a real partnership with all types of economies and regions of the world.

A unified African currency must be made stable so that those engaged in transaction can benefit without inflation and/or deflationary pressures. Acts of discrimination and restrictions on legitimate or lawful transactions in all markets must

The trade system within Africa must be open, free and fair. Leading members of the AU community must guarantee and underwrite the smooth and stable functioning of an African currency. These members can be selected from the regions based on consensus and con-

The transition from the statebased currency system to the African monetary system must be based on lawful, nondislocation and evolutionary strategy. In addition, it must be voluntary and based on persuasion, consent and the pursuit of common objectives.

The transition requires that states be willing and committed to co-ordinate monetary, interest and budgetary policies amongst themselves with an understanding that currency integration adds to their sovereignty rather than subtract it.

The dollar has an overall overarching influence in the continent today. In some countries, it is freely used as a means of exchange. If there is no unified currency union, Africa will be a battleground between the Euro and the dollar.

The Yen may not be as influential as the Euro and the dollar in Africa, but it is in the wings.

These three currencies will compete in Africa and the AU must prepare the ground to found a currency union to propirations.

continued on p(16)









# TORONTO TRUCK

FORKLIFT - HEAVY EQUIPMENT SCHOOL

## ONTARIO'S BIGGEST DRIVING TRAINING INSTITUTE TRAINING BY EXPERIENCED INSTRUCTOR'S







A - B - C -D - E - F - M - Z LICENSES

JOIN THE PROFESSIONAL TEAM JOB PLACEMENT ALSO AVAILABLE

SEVERAL LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER

### **SCARBOROUGH** 416-213-2222

747 DONMILLS ROAD **FLEMINGDON PARK** PLAZA **DONMILLS & EGLINTON TORONTO M3C 1T2** 

**HEAD OFFICE** 

416- 675- 7500

225 CLAIRPORT CRESENT **ALBION & STEELS** REXDALE, ON M6W 6P4

**SCARBOROUGH EAST** 416- 293- 3733

4168 FINCH AVE. EAST **SCARBOROUGH** ON M1S 5H6

PLEASE CALL: 416-486-1688 to arrange an appointment: Interpreters arranged on request

accepted)

coalition plan, said nothing he

heard from Harper on Thursday

had changed his mind about

trying to bring down the govern-

ment. However, he did appear

to open the door a crack to not

proceeding with such a plan.

"This is about replacing Ste-

phen Harper unless he made a

monumental change," he told a

news conference. "It means a

recovery plan, a real recovery

plan." The New Democrats and

Bloc maintained their insistence

that Harper could not be trust-

ed and must be removed, as

did some members of Dion's

sition would topple Harper early

next vear. However the front-

runner in the Liberal leadership

Liberal caucus

## **AFRICA: A UNITED INNOVATIVE RESPONSE TO THE GLOBAL RECESSION '08**

continued from p(14)

### 4. The Transition needs to be smooth and not chaotic

An African monetary union is one important way of moving closer to making the Pan-African vision a reality. The necessary conditions for making moves towards a Pan-African monetary union include the following:

Making or going for a smooth transition of power from France and EU to integrate the CFA frank zone to the African Union without breaking up the common monetary area. In addition, to upgrade, adjust and persuade the states in the Rand monetary area and other bilateral and multilateral efforts such as the East African common market to join the all-African monetary system.

In other words, Africans must find ways of making smooth and non-chaotic transitions from regional monetary areas to an all African monetary system.

- A new liquidity creating mechanism baccked by Africa's mineral resources and African Union confidence-building measures to support an African currency to circulate freely in

the member states. - A determined effort to re-

የንግድ ማስታወቂያ

*እንጽፋለን*፤

ማስታወቂያዎችን

えらりつぞんろき

link with thhe IMF, countries like France or the European Union on their clear acceptance of Africa's national developmental priorities and not Africa's continued indebtedness to them by preventing them to take a leading role in designing an all-African currency union

- To negotiate the par value amongst thee Euro, the dollar and the African currency for the purposes of managing Africa's foreign trade in the service of African development with the rest of the world.

- To control the authority of adjustmentt of the African currency to the dollar and Euro in the AU.

- To create and manage a dual currency ssystem where like the Chinese Yuan, the African currency is inconvertible by becoming a unit of account and means of payment for stimulating inter-African trade and in-

There should be a build up of foreign reserves backed by mineral wealth and the growth of Africa's labour productivities from which a foreign transaction account can be kept for the purposes of trading outside

The key importance of a currency union and an inconvertible African currency is to make

ጣና ማተሚያ ቤት

Tana Printing

633 Vaughan Rd. Toronto, ON. M6C 2R4

Tel: (416) 654-2020 Fax: (416) 653-6191

የድግስ፤ የዘፈንና

የተለያዩ ግብዣዎች

POPOLIS PIBHA

መቀበያ ደረሰኞችና

ትኬቶች እናትማለን

መጻሕፍትና

*መጽሔቶችን* 

*እናትማለን* 

ታይፕ ሴቲንፃ

*ዲ*ዛይንና

*እንዲሁም* 

**ግራፊክስ** 

የሥርግ፤ የልደት፤

84139

የአውዳመት

ካርዶች

ጠቅሳሳ የኅትመት

ሥራዎች በአማርኛና

በኢንግሊዝኛ

**እንሰራለን** 



financing by enlarging the domestic market and stimulating a comprehensive and an integrated development of the

Africa's monetary union is not conceived to join together existing currencies but to overcome the weaknesses of the admittedly weak and fragmented ex-

The monetary arrangement can be designed in such a way that Africans consume the products they produce, and discourage them from consuming luxury items for the few who own foreign dollars and Euros. Much of politically independent Africa did not have the political will, in spite of appreciating the need to do so by a number of the first post-colonial leaders of the time, to create a monetary union in the 1960s at a time when the moment provided the opportunity to undertake such bold steps.

The question is, will the cur-

rent 2008 global recession serve as a wake up call and spur African leadership to develop the collective political purpose to take risk in the interest of Africa? The positive thing for Africa is, if indeed, this recession provides the missing wake up call to go for what would enhance African selfempowerment, self-respect, self-confidence and dignity. Incidentally, the positive thing for Africa from the success that a brother is in the White House is to learn that Africa can also do it by uniting and achieving independence and agency. It is not good to expect a brother in the White House to save Africa, not least expect to donorise Africa or turn Kenya into the 51 member state of the USA, as some exited people in Kenya called for! That is neither fair on a brother and nor on Africa!!!

### 5. Concluding Remark

The medium and long term | economy now or in the future. impact of the global economic China had the Silver standard and financial crises will be se- | in 1929- remained largely unvere on Africa. To say that mar- | touched by the Great depresginalization will save Africa is sion. It has now a non-conplainly inaccurate and myopic if | vertible Yuan that keeps her not stupid entirely.

Africa must learn to do what | my is more integrated today! it has not been able to do over Africa must learn to go for half a century, that is think, I what would work, establish a learn, feel, do and behave with | unitary currency as part of the coherence to create an eco- | grand effort to win its agency to nomic, financial and currency | manage its own united macrointegration of the African econ- economy! omy.

The picture of Africa conveyed by various international Research Professor at IERI, institutions is rather grim and TUT, Pretoria, South Africa, and depressing. 35 of the 49 least | Professor and coordinator of developed countries are in Af- | DIIPER at Aalborg University in rica. It is said that nearly 70 % Denmark and chairman of the of the African population live | Network of Ethiopian Scholars on less than 2 dollars a day. It (NES).

sequence of this global recession. It has been alleged that more than 26 million people are afflicted with HIV/AIDS. It has been reported that approximately 2.5 million Africans die of HIV/AIDS. One million people a year die of malaria. More than 40 % of the African population lacks safe drinking water. Health care and education critical for changing ill being into well being and productive power are reported to be woefully inadequate. (See Mohammed Hassan, World Apart Together, Nature (International weekly journal of Science), 456, 6-8, 30 October 2008) Given such a picture, the way

has been reported more people

are falling in poverty as a con-

out is not celebrating Africa's marginalization. The hypothesis that the African economy as a region has not been fully integrated is a help to avoid being caught in the falling banks and falling stock markets is unthinking, facile and twisted. In reality the fact that Africa is not fully integrated as an economy 'sui generis' is likely to impact adversely on each of the fragmented and dependent enti-

Finally, the way to overcome fragmentation and dependence and being caught in falling into periodic financial and stock market crises is for Africa to create a monetary union and an African currency that we have dubbed 'AFREE.' The latter currency is necessary to create producer user interaction across the continent to make Africans consume what other Africans produce in a large and dependable and independent African economy free from any old or new rising imperial powers and also to secure insulation from the rogue credit crises swings that mirror the episodic business cycle often endemic to the functioning of the world

affected less though its econo-

Mammo Muchie is NRF/DST

### CANADIAN PM WINS SUSPENSION OF PARLIAMENT **MODULE BODY**



By Randall Palmer and David

Ljunggren OTTAWA (Reuters) - Canadian Prime Minister Stephen Harper won a rare suspension of Parliament on Thursday, managing to avoid being ousted by opposition parties angry over the minority Conservative government's economic plans and an attempt to cut off party financing.

Governor General Michaelle Jean -- the representative of Queen Elizabeth, Canada's head of state -- agreed to Harper's request to shut down Parliament until Jan 26. Parliament was reconvened just weeks ago after the October 14 election. Harper's request for suspen-

sion was unprecedented. No prime minister had asked for Parliament to be suspended to avoid a confidence vote in the House of Commons.

Such a vote had been set for Monday and the Conservatives almost certainly would have lost it, and faced the possibility of being replaced by a coalition of opposition parties.

After a two-hour meeting with the governor general, Harper reaffirmed his promise to present a budget on Jan 27 and called on the opposition to work with the government over the next few weeks to tackle the effects of the global financial crisis.

The opposition Liberals, New Democrats and the separatist Bloc Quebecois -- all to the left of the Conservatives -- had signed a deal to defeat the Conservatives and put forward a Liberal-New Democrat coalition | of the House of Commons.

French-speaking Quebec out of Canada, pledged to back the coalition's budgets and general

"Today's decision will give us an opportunity -- and I'm talking about all the parties -- to focus on the economy and to work together," he told reporters.

to form a new government.

The Bloc, which wants to take | who would have become prime

The governor general's role in government, as representative of the Crown, is largely ceremonial, though she has the final word on constitutional matters. Should the government be defeated in a confidence vote, she would decide whether to call a new election or allow the opposition to form a coalition gov-

CONSTITUTIONAL BATTLE Harper's gambit was the latest development in a constitutional battle that erupted last week after he tried to eliminate direct subsidies of political parties, a move that would have hit the opposition particularly

He backed down on that, but the opposition parties also say they are upset that the government has not dealt adequately with the economic crisis and said it had lost the confidence Liberal leader Stephane Dion, the dispute

Liberal legislator Keith Martin minister under the opposition's told reporters after a caucus meeting that bringing the Conservatives down was "not at all

In the back of their minds may be the fact that in much of the country the idea of a forma agreement with the separatists

did not go down well. An Ekos opinion poll taken as the crisis reached its peak showed the Conservatives had shot up in popularity to 44 per cent, enough to get a parlia mentary majority if an election were held today, up from the 37.6 percent they received in

Liberal support dropped to "You can run but you can't 24.1 percent from 26.2 perhide." said Bob Rae, who is cent, the New Democrats fell to looking to become Liberal lead-14.5 percent from 18.2 percent er when Dion steps down early and the Bloc edged down to in May. He predicted the oppo-9.2 percent from 10.0 percent

the October 14 vote.

The poll, released late on Thursday by CBC television, covered 2,536 respondents from December 2-3 and carried race, Michael Ignatieff, said he a 1.9 point margin of error, 19 imagined Jean may have told Harper "to have a think" and times out of 20.

that would be good advice for (Additional reporting by Louise Egan, editing by Peter Galall politicians on both sides of loway)



የኢትዮጵያ የፖለቲካ አስረኞች አንድነት ኮሚቴ (ኢፖአአክ)

**SOLIDARITY COMMITTEE FOR ETHIOPIAN POLITICAL PRISONERS (SOCEPP)** 



### **WORLD HUMAN RIGHTS DAY** 60TH ANNIVERSARY OF THE DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

most of Africa and other parts of the world is deplorable despite the declared adherence by most countries to respect the articles in the Universal Declaration of human rights (1948). In Ethiopia, where a dictatorial regime cynically claims adher- violators in Ethiopia. The regime | bodies, committed massacres | double standards and strongly | and condemnation. SOCEPF ence to world human rights of Meles Zenawi, on of the re- from Gambella to the Ogaden, opposes those who consider strongly condemns the repres declarations and law the human | cipients of the biggest western | killed hundreds of peaceful pro- | that Ethiopia and Africa as a | sive regime of Meles Zenaw rights situation is worse than aid to Africa, holds more than testers, rigged the lat general whole should be treated under and calls for the immediate re-

play ground for double stanhuman rights violations in some countries (Zimbabwe for example) are the same ones aiding and abetting the human rights

repressive law to hinder the activities of autonomous NGOs, dissolved autonomous civic

The human rights situation in | The world we live in being a | dungeons and labor camps like | by the force of arms and re- | or consideration. The respect of Dedesa and Zwai, has muzzled pression. By all standards and human rights must be universal dards and cruel real politic the independent press, dis- especially in relation to the Uni- just as the rights but 60 years those who shout aloud against | appeared dozens, decreed a | versal Declaration, the regime in | after the Declaration this truth is draconian press law, drafted a Addis Ababa is one oft he worst not yet obvious or accepted by human rights violators in Africa | all and this is why, political conand the world.

SOCEPP does not accept 35,000 political prisoners in election and imposed its rule a different human rights scale lease of all political prisoners.

siderations aside, tyrants wiggle their way out of ostracism

### INJUSTICE ANYWHERE IS INJUSTICE EVERYWHERE

SOCEPP. POSTFACH 51213. BERLIN 13372.GERMANY • SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG,MB R2P 2Z7,CANADA E MAIL: SOCEPP @AOL.COM • WEB SITE: WWW.SOCEPP.DE

## የትዝብት አድማስ

የዳያስፖራውን ትግል ውጤታማ ለማድረግ

ዛሬ በዓለም ዙሪያ የተሰራጨው የኢትዮጵያ ስደተኛ ማህበረ ሰብ ቁጥሩ በበርካታ ሚሊዮን እንደሚገመት ተደ*ጋ*ግሞ ይነገራል። በዕርግጥ ትክክለኛውን አሃዝ ለማወቅ በስታትስቲክ የተደገፈ *መረጃ* ባይቀርብም÷

ከመሳ ጎደል ይህ ግምት የተ*ጋ*ነነ *እንዳ*ልሆነ *ግን* ሁሉም ይስማማበታል። ታዲያ ይህን

ያህል ቁጥር ያለው ስደተኛ በመሳው ዓለም መሰራጨቱ ብቻ ሳይሆን÷ የወ*ያኔን* ዘረኛ ሥርዓትም ተፃርሮ በመቆም የተባ | ሊያስመዘግብ አልቻለም? የሚል

ተቃውሞ ማድረጉ የታወቀ ከሆነና÷ ብሎም አነሰም አደገ *ተመ*ሳሳይ ሀገራዊ አጀ*ን*ዳ የ*ሚያራ*ምድ ከሆነ÷ ለምን ሁሉም በተቀናጀና በተደ*ጋገ*ፌ *መ*ልክ ተባብሮ ያመረቃ ውጤት

**ጥያቄ የሁሉንም አ**ዕምሮ ሲከነክነው ቆይቷል። የዚህ ኃይልና ጉልበት በቀሳሉ *የሚገመት* በለመሆኑ÷ ሁሉም በየቤቱ ቢትከንከንና ቢቆጭ አይፈረድበትም። በተወሰነ ብሔ*ራዊና* 

መሠረታዊ አጀንዳ ሳይ እንኳን በተቀነባበረና በተቀናጀ ፕሮግራም ዙሪያ አብሮ መሥራት ቢችል፥ ከሀገሩ ሊያሰድደው የበቃውን ዘረኛ አምባንንን ሥርዓት ለመለወጥ ማሪከሳዊ ሚና

ወደ ገጽ 18 ዞሯል

የአበሻ ቀን

*क*र्मकार ९ इ

ማሕተምና

ቢብነስ ካርድ

## TINY TRIBE CLAIM ETHIOPIAN ALLEGIANCE IN **BORDER ROW WITH ERITREA**

Bv Emmanuel Goujon Emmanuel Gouion - Mon Dec 22. 1:05 am ET

DOHAN, Ethiopia (AFP) Groups of children giggling as they walk home from school in the shadow of Mount Asimba and the timeless stillness of Ethiopia's northeastern highland convey a deceptive sense of peace. After living in this region for more than 700 years, the tiny Irob ethnic group is torn, in its heart, by the border with Eritrea and engaged in a futile struggle for recognition dwarfed by the regional conflict pitting the two

A few miles from the front line, where tens of thousands of Ethiopian and Eritrean troops have been facing off for years, on the brink of war, children return from school on a dusty trail. The mountainous region in northeastern Ethiopia was ravaged by the border conflict that left some 80,000 dead between 1998 and 2000. The border subsequently drawn by an international UNbacked commission in a bid to end the war left the bulk of the Irob territory on Eritrea's side.

But so far the new demarcation has not been implemented. And Ethiopia, taking the example of Irob people, is asking for negotiation for every specific

"The Irob people reject the Eritrean government. We don't Ruphael Shiferaw, head of the local council.

"The Irob people have their own culture and language, it is a proper ethnic group inside the regional government of Tigray and by history this area has always been within Ethiopian boundaries," he added.

The Irob speak the Kushitic Saho language and their spectacular ancestral land is dotted with Catholic and Orthodox churches perched on cliffs and nestled on hill flanks. Very little is known about the exact origins of the Irob.

"Some say the name Irob comes from the word Europe," Ruphael said with a smile. "But now for sure we are Ethiopians and want to remain so."

"Not for one day or even one minute, Irob people have been



ily. Separating our family was the decision of the UN, but we won't accept it," Ruphael said. Since Eritrea acquired independence in 1993, Ethiopia has worked hard to retain the allegiance of the Irob, who number only 30,000 but are the masters of a crucial piece of estate flanking the disputed border. Electricity was brought to the remote region, sanitation and water projects were carried out, the first asphalted road is due to be completed in two years and

local officials said mobile phone

coverage is on its way.

centre was moved from Alitena, the Irob people's traditional capital, to Dohan, further away from the frontline.

Aware that fighting could resume at any time between Ethiopia and Eritrea, the Irob are mobilised and show a united front. "We don't want to give up our land any more than we want to take theirs," said Hagos Gidey, a 51-year-old farmer.

"If possible we just want peace: for them to be able to come here and us to go there peacefully, as it was before. But if they don't want that and

start the war again, we will do everything we can to stay in our country." Like most Irob tribesmen, he had to flee farther south during the war. In 1998, when the conflict erupted over the border, the Irob militia were the last defence against the Eritrean advance in the absence of the Ethiopian army.

They held off the enemy for five days, residents recounted, but when the displaced eventually returned to their homes three years ago, they had lost everything. In the shadow of Mount Asimba, which culminates at 3,250 metres (10,600 feet) above sea level, the Irob region now looks relatively prosperous, with well-fed cattle roaming the patchwork of lush green valleys and sprawling fields of teff, the local staple grain.

"I'm afraid that the war can start again. But I want to stay Ethiopian, it is my country and a great country," said Zewde Yohannes, a 30-year-old mother of

"I don't want to leave my land again. I left once in 1998 and I had nothing left, I lost everything. I don't want a second war to start, we need peace," she

## የትዝብት አድማስ

ምኞቱና ኅልሙ ሀገሩ

አስወግዶ÷ *ው*ሳምና

*እያስማና እያሳደገ* 

የማይጨበታ ተስፋና

*መሬጋግገትን* አስፍኖ÷

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን

አመቻችቶ÷ ኢትዮጵያን

መኖርን ነው። ይህ ደግሞ

ሁሉም የየድርሻውን

የሚሳካ ነው፡ በየዓለም

ዲያስፖራ በየጊዜው

ስለሚፈፀመው የፖለቲካ፥

የኢከኖሚና የማኅበራዊ

ተቃውሞውን ማሰማቱን

መደረግ የለበት በመሆኑ

የሚደገፍና የሚበረታታ

ይሆናል ተብሎ ማሰብም

ነው። ማንም ዜጋ ይህ

እንዳይሳከ እንቅፋት

አሳቆመምኝኝ ይህ ደግሞ

ችግሮች በሚመለክት

ሀገሮች የሚኖረው

በሀገራችን ውስጥ

አስተዋፅዖ ካደረገ በዕርግጥ

ከተፋት ድናለት ወያኔን

ቲዎድሮስ ካሳሁን -ቴዲ ስፍሮ? ከገጽ 17 የዞሬ ሊጫወት እንደሚችል 是此外 ለክርክር የሚቀርብ አይሆንም። የፖለቲካ ድርጅቶች መተባበር Free Teddy afro! ያቃታቸውን ተግባር÷ ማኅበረ-ሰብ እንዲሰራ **Ethiopians in London** አይችልም ወደሚል ድምዳሚ መድረስ÷ ብሔራዊ ኃላፊነትንና ስለ ሀገር ፍቀርም ስለ ስንድነትም ስለ ስንደቀ ዓሳማችን በመጫወት በጣፋጭ ዜጣው ተወዳጅንት ያተፈፈው ቴዲ ስፍሮ ስና ሴሎችም በመሳው ሲትጥጵያ የታሰሩ የፖስቲካ ስስረኞች በሙሱ ይፈቱ , ሕዝባዊ ስብሰባ ስና የኮማ ማብራት ዝግጅት በሰንደን በቀሳሉ እንደማየት ይቆጠራልኝኝ ሁሉም መወጣት ብሔራዊው Free Teddy Afro & all political prisoners in Ethiopia **አጀንዳውና የት**ግል ፕሮግራሙ አድርጎ Public Meeting and Candle light vigil የሲቪክ *ማኅ*በረሰቡ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከሞሳ ተደል መልክ ባለው ሁኔታ ካልተካሂደ፥ ተቀርቋፈ ኢትጥጵያሙያን በሰንዶን

**Concerend Ethiopians in London** 

mGb!Ã bnÚ

እንዴትስ የዲያስፖራው ይጠበቅበታል? የሚለው ጥያቄ÷ ህጋዊና ዓይነተኛ መሆኑ ባይካድም÷ እነገሌ ካልሰሩት÷ ማንም ሊሰራው ሌሳው እንደማንከባለል ይቆጠራል። ይህ ደግሞ የአያንዳንዱን ዜጋ የተግባር ድርሻና ብሔራዊ ተልዕኮ የየራሱን ተልዕኮና ድርሻ መቆጠር ያለበት ቢሆንም፥

የሚያስቸባር ቢሆንም፥ አንድ አንድ ተውሳኮች አይኖሩም ማለት ደግሞ አይቻልም። በዘረኞች ከንቱ ልፋት ሆኖ ነው አገዛዝ በወደቀችው የሚቀረው;; ሀገራችን የሚፈፀመውን፥ የኢትዮጵያ ዜ*ጋ÷* ሀገሩ የሰብዓዊ መብቶች የወደቀችበትን ሁኔታ÷ *መጣ*ስ÷ ስለ ወ*ያ*ኔም ልዩ እንዲያው በአርምሞ ልዩ ወንጀሎች፤ ስለረሀብ፥ ብቻ ያየዋል ብሎ ማለት ስለድኅንቱ፥የሥራ ዕጦቱ፥ ያስቸግራል። የሁሉም ስለሀገራችን መሬት ለባሪድ


አሳልፎ ስለ*መ*ሰጠቱ÷ ወዘተ.. በየወቅቱ የተቃውሞ ሰልፎች እያደረገ የወያኔን ወንጀሎች፥ ያጋልጣል፥ ይቃወማል÷ይኮንናልም:: ይህ የሕዝብ ድምፅ የሚያመጣው ለውጥ በቀሳሉ የሚታይ አይደለም። ከዚህም *ጋር* ተያይዞና የኅልም እንጀራ አይደለም።

ተቀናጅቶ÷በወያኔ የግድ ድርጅቶችና የፊናንስ ተቋማት ላይ የሚደረገው የኢኮኖሚ ማሪቅብ ሲታክልበት የሚያስገኝ ውጤት እንዲሁ በቀሳሉ የሚታይ አይሆንምኝኝ የወያኔ መሪዎችና ወገኖቻቸው÷ የሀገሪ ቱን የንግድ አውታሮች፥ የመገናኛና የመጻጻዣ አገልግሎቶች፥ የግል ቸርቻሪዎች÷የአስመጭና ሳኪ ንግዶችን ሁሉ ሳይቀር በስግብግብነት ተቆጣጥረው የሀገሪቱን ሁለንተናዊ የኢኮኖሚ ኅይወት እንዳሻቸው በፌለጋቸው መንገድ እንደሚያስኬዱት ለማንም ስውር ባልሆነበት በአሁኑ ወቅት፥

ዲያስፖራው በእንኗሱ ሳይ የተቀናጀ ማዕቀብ ቢያደርግ፥ ያለተርተር ውጤታጣ ተቃውሞ ሊያስመዘግብ ይችሳልኝኝ ውጤታማ ትግል ለማስገንዘብ ግን መሠረታዋ ይቀጥላል...

# ባራክ አባማ አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት

ከአያልነሽ



Eንዳሬ,ኃንጡ ንባባር Aደረጉ።

ቸው ከዴሞክራቲክ ፓርቲ Aባ

ሎቻቸው ጋር ሳይቀር ይህ ነ

ው የማይባል(ሰብEናቸውን ሁለ

የጠየቀ) ፉክክርና ፍልሚያ ነበ

ር ያደረጉተ። ዐባማ ይህንን ሁ

ለ መሰናክል Aልፌው ለዛሬው

የደረሱት ከ**ለንደበታቸው** ይነገ

ርና ይወጣ በነበረው ቃል "Aሜ

ሪካኖች ለውጥ ፌልገናል" በማለ

ት በAጠቃላይ ስመሳው የAሜሪ

ካ ሕዝብ ይህንን "ለውጥ" የሚ

ል መሪ መሬክራቸውን Aስቀድ

*መ*ው በማስተ*ጋ*ባት ነበር ቀን በ

ቀን በልሜሪካዊያን ጆሮው ውስ

**ተ ሲያንቆረቆሩለት የከረሙት**።

ባራክ ዐባማ ልባታቸው ኬኒያዊ

Eናታቸው ደግሞ ነጭ Aሜሪካዊ

ሮ-Aሜሪካዊ (African Ameri-

can) ናችው። ግን ለEያንዳንዱ

ለሜሪካዊ የተናገሩትና የተናገሩ

ለት፣ Aዎ! ሁላችንም Aሜሪካዊ

ነን፣ Aሜሪካንን ደግሞ ለመለወ

**ጥ የምንችለው ሁላችንም ነን** 

የሚል ነበር። Eናም Aብዛኛው

ው፣ የዐባማን ምስል በመለጠፍ

ና በመልበስም ተቁሩም፣ ነጩ

ም በAጠቃላይ ቁጥሩ Eጅግ ከ

ፍ ያለ Aሜሪካዊ ማለት ይቻሳል

*ምርጫችን* ዐባማ ይሁኑ Aለ።

መራጩ ህዝብና ተመራጩ Aፍ

ሪካን Aሜሪካዊው Eንደራሴ ባ

ተናገሩ፤ በልንድ *መር*ከብም ልን

ድ ሳይ ቀዘፉ። Aብዛኛው መራ

*ጭ* ለሜሪካዊ Eንዳለውና Eንደ

ተመኘውም ባራክ ዐባማን ፕሬ

ዘዳንቱ Aድርጎ መረጠ። Aሽናል

ሆነው Eንደወጡም Oባማ Aገራ

ቸው ለሆነችው Aሜሪካና ለመ

ረጣቸው ህዝብ፣ Eንዲሁም ተፎ

ካካሪያቸው ለነበረው ለሪፓብሊ

ካኑ ፓርቲ በAጠቃሳይና፣ ለተ

ቀናቃኛቸው Eንደራሴ ለጆን

መራጭ Aሜሪካዊያን ተከተላቸ

"Eውንተኛው የሀገራችን ርታትና ተንካሬ የሚመነጨው፣ ከጦራችን ኃያልነት ወይም ከሃ ት የወረሱት ዋልቁ ሃብት የማ ብታችን ብዛት ሳይሆን ከማይ ነንትና ራስን የመሆን፣ Eንዲሁ *ነጥፉት መርሆዎቻችን* ከዴሞክ | ም የሃይማኖት ሆነ የቀለም ል ራሲ፣ ከነፃነት፣ ከብልጽግና Eድ ሎችና ከማይታጠፍ ተስፋ Eን ደሆን ዛሬ በድ*ጋሚ Aረጋግ*ጠና

### ባራክ 0ባማ!

በዚህ በያዘነው 2008 ዓ.ም (Aውሮፓ Aቆጣጠር)ባራክ Oባ ጣ ያደረጉተ የምርጫ ፉክክር 2 ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። በAሜ ሪካ ውስጥ ለወራት የተካሂደውን የምረጡኝ ዘመቻ በዋሞና

Oq ለተከታተለው ሁለ። *ጣ ሁለቴ ሲፉካከ*ሩ፤ የመጀመ ሪያውን ፉክክር ከራሳቸው ከ ዴሞክራት ፓርቲው Aባሳቸው ና የAሜሪካ ምክር ቤት Eንጹ ራሴ ከሆኑት ወይዘሮ ሂለሪ ክሊ

ያደረጉት ፉክክርም Eንዲሁ ቀሳል ልልነበረም። ከወይዘሮዋ ከሂለሪ ክሊንተን ጋር ያደረጉት የምርጫ ዘመቻም ቢሆን፣ ከዋና ው ተቀናቃኛቸው ከሪፓብሊካኑ ፓርቲ ተፎካካሪያቸው ከጆን

*ማኬን ,ጋር ካደረጉት ፉክክ* ር የበለጠ Eንጅ ይነሰ Aልነበረ ም። የAሜሪካንን ህዝብ 8 ዓ መት በችግርና ቀውስ ውስጥ የ ከተተውና በዓለም Aቀፍ ደረጃ ም የAሜሪካንን ገፅታ ካበላሸው

Aስተዳደር *ሞን*ቅ ውስጥ ያ ወጡት ዘንድ ተስፋ የተጣለባቸ ው Aዲሱ የAሜሪካ ፕሬዘዳንት መ<sub>ጨ</sub>በጣቸውንና ማሸነፋቸውን | ባራክ ሁሴን 0ባማ፣ ከኬኒያዊ

ይህንን ትልቅ ው ልባታቸውና ከነጭ ልሜሪካዊ ቷ Eናታቸው የወረሱት ሌላ ት ልቅ *ፀጋ*ም ለሳቸው። ከAፍሪካዊ ው Aባትና ከAሜሪካዊቷ Eና **ዩ**ነት የሰውን ልጅ ፍላ**ነትና** ም ኞት Aስረውና

> ቀይደው Eስከ ወዲያኛው ማ ስቆም Eንደማይችሉም በተጨ ማ በሃይማኖታቸው ሆነ በማን *ጎታቸው ላይም ከፍተኛ ዘመቻ* ተካሂዶባቸዋል። ነገር ግን 0ባ

ሁለ ሳንካና መሰናክል AA **ፌ**ው ተፎካካሪዎቻቸውን በረዥ ም ርቀት ቀድመው ያመስጡ ት፣ በቆሙበት ራEይና *መርህ* ላይ ጸንተው በመገኘትና ተፎካ ካሪዎቻቸውንም ጸንተው በመ

ነው። በዚህም ምክንያት ተ **ፎካካሪዎቻቸው ሆኑ ተቀና**ቃኞ ቻቸው በሙሉ Aሽናል ሆነው መውጣታቸውን Aድንቀው "ኮር ተንብሃል" Eንዲሉ Aስኝተዋቸ ዋል። ከዋናው ተቀናቃኛቸው ከ ሴናተር *ጀን ግኬንም* ይህን መ ሰል ሙገሳ ተለግሷቸዋል።

"ረጅሙን ጎዳና Aጠናቀቅ ን፤ የAሜሪካ ህዝብም ተናገረ፣ ግልጽ **ልድር**ጎም ተናገረ። ከዋ ቂት ጊዜ በፊት ለሴናተር ባራ ክ ዐባማ ደውዬ ሁለታችንም ለ ምንወዳት፣ ለዚህች ሀገር ፕሬዘ ዳንት ሆነው በመመረጥዎ Eን ኳን ደስ ያለው ለማለተ ክብሩ ን ልግኝቻለሁ፤ በዚህ የረጅም ና ከባድ ፉክክር ወቅት ባራክ 0ባማ ያገኙት ሥቤት ብቻውን፣

Eንዳከብራቸው Aድርጎኛል" ብ

ዩ ትርጉም Eንዳለውና Eንደሚ ት ሕልም ያኮራቸውም Eንንዘባለሁ" ሲሉ ም ገልጠውታል።

Aሁን በሥልጣን ላይ ያሉት ፕሬዘዳንት ቡሽም Eንዲሁ፣ የባ ራክ 0ባማን Aሸናፊነት ተቀብለ ው ይህንን ድል "ታሪካዊ" በማ 

ናገሩት÷ " የድምጽ Aሥጣጡ Eንዴት Eንደተካሄደ Aይደለም ቁም ነገ ሩ። ለሜሪካዊያን ሁሉ ግን ትና ንት ማታ በተሠራው ታሪክ ሲኮ ሩ ይችሳሉ። በመሳው ለገሪቱ ያ ፊት (በ1964 ዓ.ም ለውሮፓው ለ ዜጎች በሙለ በከፍተኛ ቁጥ ያን Aቆጣጠር) Eን ሚሲሲፒን ር ወተተው ድምጽ ሰተተዋል። የAሜሪካ የድል ታሪክ፣ የጠንካ ቸው፣ በርግሞም Aምርሮ መታግ ራ ሥራተኝነትና ብናህ ተስፋ ልን የሚጠይቅና የሚያሻ ነበር። ን የሚወክሉ ፕሬዝዳንት *መር \ ነውም*። Eነኝህ Aፍሪካዊ- Aሜ ጠዋል። የትናንትና ማታው ድ ል በ1950ዎቹና 60ዎቹ ለነበሩ የሲቭል መብት ታ*ን*ዮችም ትል ቅ ትርጉም ያለው ነው'

በማለት ባራክ ዐባማ ለፕሬዘ ዳንትነት Eንዲበቁ ያስቻላቸው ን ችሎታና Eድሳቸውንም የያኔ ከዛሬ 250 ዓመት በፊት Eነኝ ውን 1950 Eና 60ዎችን የመብ ት ትግል ገድልን "ትልቅ ትርጉ ም " በማለት Aወድሰውታል።

Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊው Aዲሱ ፕሬዘዳንት በEርግተም ታሪክ ሥሪ ተብለው በየAቅጣጫው Eየ ተወደሱ ይሁኑ Eንጂ ራሳቸው OባAማ ግን ከምርጫ ዘመቻቸ ው ቀን ጀምረው፣ ለAሜሪካ

ሕዝብ የተናገሩትና የጠየ ቁት፣ Eኛ ሁላችንም Aሜሪካ ኖች ነን፣ ለ*ሜሪካንንም መ*ለወ ጥ የምንችለው Eኛው ነን በማ ለት የAሜሪካን ሕዝብ በሙለ "A*ዎ*! Eንችላለን!" ("YES WE

ክ ሥሪውም ህዝብ ሲሆን Eንደ | ሉበትን ነጩን ቤት፣ የAሜሪካኖ ሚችልም Eስከትናንት ድሳቸው | ች ቤተ-*መንግሥ*ት ማለት ይች ድረስ ለAሜሪካ ሕዝብ ተናገረ | ሉ ወይም ያስችሉ ይሆን? ማን ዋል። ይህንን ታሪክ የሥራውም ያውቃል! Aዎ! ይቻላል፤ ምንስ ሕዝብ መሆኑንም ባራክ

በልንደብታቸው÷ሲናንሩ

"Aሜሪካ ሁለም ነገር የሚ ቻልባት ሀገር Eንደሆነች የሚ ል የሚጠራጠሩ ካሉ በዚህ ምሽ ል" ብለዋል።

የባራካ Oባማ ለAሜሪካ ሕ ሪካ ታይቷል። ከዛሬ 45 ዓመ

Eውቁ የዴሞክራሲና የሰብ

ልጅ ነበሩ። ከዛሬ 45 ዓመት በ ቸው። ፊት ማርቲን ሉተር ኪንፃ፣ "ሕ 

"ይህ ታሪካዊ ምርጫ በተለ | ቼ ያዩታል፣ ይደርሱበታልም ያ ይ ለAፍሪካዊ- Aሜሪካዊያን ል | ሉትና ሕይወታቸውን የከፈለብ

Eነሆ ዛሬ Eውን ሆኗል። ታ

ሪክ መዝግቦት Eንደሚገኘውና

Eንደሚያሳየው ከዛሬ 45 ዓመ | ት በፊት Eነኝህ Aፍሮ Aሜሪካ ኖች ድምጽ ለ*መ*ስጠት Eንኳ የ *ማይችሉ ነበሩና፤ ድምፅ መ*ስጠ ቁማቸው ሁሉ Eየተቃጠሉ ሲገ ደሉና ታንቀው በየቦታው ሲጣሉ መቅረጻ ምስል በታሪክ ማህደር Aሥፍሮትና Aስቅም ሌላ ኛል። ከዛሬ 40ና 45 ዓመት በ ስናስብና ዛሬም ድረስ ብንቃኛ ሪካዊያን የግፍና በደል ሰለባ ከ *መ*ሆናቸውም በሳይ ዛሬም Eጅ ማ ዝቅ ባለ የድህነት የኑሮ ሁኔ ታ ውስጥ የሚኖሩ Eንዳሉ ሚ | Aይ**ጠይቅም**። A*P*! Eርግ**ጥ** ነው ህ ለፍሪካዊ-ለሜሪካዊ*ያን*፣ የለሜ ሪካን ፕሬዘዳንቶች መቀመጫና ዛሬም ድረስ ኃይት ሓውስ ተብ ሎ የሚጠራውን ቤት Eንዲሥሩ - ና በጉልበታቸው Eንዲገነቡ ነበ ር የተጠፉት ያኔ። ዛሬ ደግሞ ማ ይህንን ቤት "ኋይት ሃውስ"፣ ሊገቡበት ቁልፉን ተረክበዋል። በነጩ ቤት (ጳይት ሃውስ) ውስ ጥ ጥቁሩ ባራክ Oባማ ከEን ቤ ተሰባቸው ይገቡበታል ማለት ነ ው - "A*ዎ* Eንችላለን!" "YES WE CAN!" *ነበር ያሉት* ባራካ Oባማ በዘ*ሙቻ*ቸው ወቅት !!! ? Eንዲል Aስችለውታል፤ ታሪ 🔐 ዛሬስ ሊገቡበት Eየተዘ*ጋ*ጁ ያ ያቅታል Aምርሮ ለታገለ።

ባራክ ዐባማ የAሜሪካ ፕሬ ዝዳንት ሆነው ይመረጡ Eንጅ ልክ በምርጫው ወቅት ምርጫ ጠራጠሩ ዛሬም ካሉ፣ የሀገራች **ውን ለ**ማሸነፍ የገጠማቸውን ከ ን ፈጣሪ ለባቶች ሕልሞች፣ ዛሬ | ባድ *መ*ሰናክል | ለልፈው | Eንደ ም በህይወት Eንዳሉ የሚጠራጠ | *መ*ጡት ሁሉ፣ Aሁን ከፊታቸው ሩ ካሉ፣ የዴሞክራሲያችንን ኃይ | ተደቅኖና፣ ተከምሮ የሚጠብቋቸ ውንና የቡሽ **ልስተ**ዳደር ያስተሳ ት የEናንተን መልስ Aግኝተዋ | ለፈላቸውን፣ Aገር Aቀፍ ሆነ ዓ ለም Aቀፍ በርካታ ከባድ ከባድ | ችግሮችና ፊተናዎችስ Aልፊው ዝብና ሐገር ፕሬዘዳንት ሆነው | Aሜሪካንን ከገባችበት ቀውስ በ መመረጥ በርግጥም ታሪካዊና የ | ማውጣት ያቃኗት ይሆን የሚል ስንት ዓመታት ትግል ውጣ ው የያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው። ረድ ውጤት መሆኑ ዛሬ በAሜ | በተስፋ ለሚጠብቃቸው የAሜሪ ካን ሕዝብ፣ ዛሬ ከ1ባበት ከባድ የ|ኮኖሚ ድቀት Aውዋተው፣ የቡ ሽ **ለስተ**ዳደር በየAቅጣጫው የለ ዓዊ መብት ተከራካሪ የነበሩት | ከሰውን ጦርነት መልክ Aስይዘ Aፍሪካዊ-Aሜሪካዊው ማርቲን ው፣ በዓለም Aቀፍ ደረጃ የተበ ሉተር ኪንግ Aሜሪካ ውስጥ በሰ ላሽውን የAሜሪካን ገጽታ Aድሰ ው Eጅ ሲገደሉ፤ የዛሬው Aዲ ውና ጠግነው ያሳምሩት ይሆን? ሱ የAሜሪካ ፕሬዘዳንት የሆኑ የሚሉት Eንኝህ ጥያቄዎች Aዲ ሱን ፕሬዚደንት የሚፌትኑ ከባ Oባማ ያኔ የ3 ዓመት ሕጻን | ድና ውስብስብ ሥራዎቻቸው ና

ወደ ገጽ 20 ዞሯል

ስው Aደይዘዉም

## ባራክ አባማ አዲሱ የአሜሪካ TGHATT

### ከአያልነሽ



ከገጽ 19 የዞሬ

የተከበራችሁ Aንባቢዎች ሆይ! ባራክ ዐባማ የተመረጡ ት በAሜሪካኖችና ለAሜሪካኖ ች ነው። የሚያገለገሉትም ለ ሃገራቸው፣ ድምፁን ለሰጣቸው ና ለመረጣቸው ለAሜሪካ ሕዝ ብ ነው።

ታዛዥነታቸውም ሆነ A1 ልግሎታቸው/ተጠሪነታቸው ለAሜሪካና ለAሜሪካ ሕዝብ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ለ ማንም ግልጥ *ው*ሆን ለሰበት። በመሆኑም የAዲሱ ፕሬዘዳንት Eንቅስቃሴ ሆነ

*ዲ*ፕሎማሲያዊ *ግንኙነታ*ቸ ው በተለይም የውጭ ፖሊሲያ ቸው የሚነደልው ፣ የሚያነጣ ተረውና የሚመሠረተው Eንደ ወትሮው ሁሉ የመረጣቸውን የAሜሪካ ሕዝብ ተቅምና ሐገ ር ለማስጠበቅና

የሚያስጠብቅ ይሆናል ማለ ት ነው። ይሄም ደግሞ የሚጠ በቅና ግልዋ ሊሆን የሚገባው

ስለዚህ ጉዳዩን ከዚህ A39 ር ከተመለከትነውና ካየነው(ከ ዚህ ውጭ ማሰብ የዋህነት ይ መስላልና) Eኛ |ትዮጵያዊያኖ ችስ! ዛሬም Eጣ ፊንታችን ን ከAሜሪካው Aዲስ ተመራ **ም** ፕሬዘዳንት ከባራክ 0ባማ Eጅ ይሆን የምንጠብቀው? ወ ይስ Eንደሳቸው "Aዎ Eንችሳ ለን!" ("YES WE CAN!") ብ ለን በራሳችንና በማንነታችን፣ Eንዲሁም ታሪክ በሥራውና በ ሚሥራው

ሕዝባችን ላይ ሙሉ Eምን ት ዋለን፣ ነፃነታችንንና ዴሞክ ራሲያዊ መብታችንን በራሳች ን Eጅ ውስጥ ለማስገባት፣ ይ ህንን EAU Aስጨራሽና መራ ራውን ትግል Aተብቀን Eን*ያ* ያዛለን?

በመጨረሻ፥ Eስቲ Eያንዳ ንዳችን (ከሀገራችን ጉዳይ ጋ ር የሚያያዙ ይሆናሉና) Eያብ | ቸር ይግጠመን (ኖቬምበር 7/ የተማረው አለመፌለግ "ተዋቸው ሳሳናቸው የምነሥንብትባቸዉን | <sup>2008)</sup>

Aንዳንድ ጉዳዩች Eንደ ቤት ሥራ ልስጣችሁና Aብረን Eን ተክዝበት። Aዲሱን ፕሬዘዳን ት ባራክ 0ባማን ከሚጠብ *ቃ*ቸውና ቅድሚያ ሲሰጧቸው፣ ሊያተኩሩባቸውና የሚያተኩሩ ባቸው ይሆናሉ ተብለው ከሚ ጠበቁት ተማባሮች ውስ<u>ዋ ዋና</u>

• በAጠቃላይ Aሁን Aሜሪ ካ በውስጧ Eንደ ሃገር የገባችበ ት የ|ኮኖሚ ድቀትና ቀውስ

ዋናዎችን **ልብረን E**ያየናቸው

Eንሥንብት÷

• በመካከለኛው ምስራቅ ለ ረዥም ዓመታት የቆየው የፍል ስሔምና የEስራኤል ፍተጫ • የቡሽ Aስተዳደር የፌጠረ

ው ቀውስና Aሜሪካንን ችግር ውስጥ የከተተው የ|ራቅ ወረራ • በAፍ*ጋ*ኒስታን ውስዋም Eየተጠቀጣጠለና በርካታ ሰላ ማዊ ሕዝብን Eየጨረሰ *ያ*ለው

• ውጥሬትን ፊጥሮ የሚገኘ ው የ|ራንና የAሜሪካ መፋጠ

• ከሩስያ ኃር የቆየው ቁር ሾና Eያደገ የመጣው የግንኙነ

• በተላሳኪዎቻቸውና በAሽ ከሮቻቸው በEን ደደቤት ለገሥ ዜናዊ *ልማካኘነት* ዘለው የገ ቡበት የAፍሪካ ቀንድ ቀውስና የተለኮሰው መውጫና ውሉ የ ጠፋው የሶማሊያ ጦርነት (ም ንም Eንኳን Aሜሪካኖች በቀጥ ታ በጦርነቱ ውስዋ ገብተው ባ ይሳተፉበትም ግን በገንዘብ ሆ *ነ* ለሌላም ቁሳቁስ ከፍተኛ በጀ ት የመደቡበትና የሚያወጡበ ት በመሆኑ፥...ወዘተ)

በAጠቃላይ Eንኝህን ከሞላ **ጎደል ከሳይ የዘረዘርኳቸውን** በ መሬት ላይ የሚታዩና Aዲሱ ን የAሜሪካ ፕሬዘዳንት ባራክ Oባማን የሚልታተኑ ችግሮች ናቸው ብዬ Eገምታለሁ፤ በEና ንተስ በኩል Eንዴት ትመለከ ቱታለችሁ? Eስቲ Eንወያይበ ት። ባራክ ዐባማም Eነኝህን የ ሚጠብቋቸውን ከባድ ፌተናዎ ች የሚፈቱበት መስመርና መ *ንገ*ድም በAጠቃሳይ የA*ሜሪ*ካ *ንን* ህዝብ ጥቅም ሚያስጠብቅ

በሚያስከብር ይሆናል Eን ጅ ብዙዎቻችን በምናስበውና | በምንጠብቀው የተሳሳተ Eይታ ና ግንዛቤ በቀለማቸው ሊሆን | ሰልተነዋል የተባሉ የአውሮፓ Aይችልም ባይ ነኝ፤ Eስቲ Eን │ አገሮችን ሂደው ጎብኝተዋል፤ የእነሱ ወያደበት ዘመዶቼ።

ታሥፍ የፖለቲካ Eሥርኞች በ | በብርሃን፥ ማታ በመብራት | ሙሉ ይልቱ

|ትዮጵያ ለዘሳዓለም ትኑር! |

## ከመጠምጠም በፊት ትምህርት ይቅደም!

ከፈንታሁን ካሣ (ባልስቲክስ ኢንጂነር)

የተደገፈ ምክንያት አለኝ እንጅ የተመሥስረተ አይደለም። የምንኖርባት ዓለም ብቃት ያለው የምርምር ውጤት ትፌል ኃለች። ያልኩትን ብቻ ብሎ በ**ግ**ድ ማሳ*ሙን* አይቻልም። በፊውዳሉ ዘመን አንዱ የሌሳውን በእውቀትም፥ ፥ በሃብትም ጨቁኖ ራሱ ብቻ ፇዥ÷ ራሱ ብቻ ሃብታምና አዋቂ ሆኖ እንዲሰገድለት ራሱን ኮፍሶ ይኖር እንደነበር በዘመናችን በሚገባ

ስለሆነም ይህ ፍላጎት በየዘመኑ እየጎሳና *እያን*ጸባረቀ መተቶ መነሻ እየሆነ ሕዝቡን ስመኖሩ የ6ታየና የሚታይ ለመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ አሳገኘሁትም። ኢትዮጵያ እና*ታችን* የሥልጣኔውን ማለት ሳይንስና ቴክኖሎጅ መሸሽ ለጠሳቶቻችን ሳያስደስታቸው አልቀረም። ሆኖም ምክንያት የልመና÷ የበሽታ፥ የርዛት አገር በመሆኗ በዓለም የመጬረሻው ድሃ አገር

ተንቆ የተተፋው የዚህ የሥልጣኔ ጉድለት አሎፎ አልፎ በየምክንያቱ ብልጭ ባለባቸው ቁጥር አገሪቷን ይመሯትና የሚመሯት የውጭና የአገር ውስተ ወረራ ሲደርስባቸው ሥልጣናቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የእጅ ተበበኛ *መትየቃቸው ታሪክ ጣ*ዝግቦታል። የእኔም ወንጅል ሆኖ ተከስሽ የተቀጣሁት በአፄ ሃይለ ሥሳሴ ዘመን ሲሆን ተመራምሬና መልስፌ የጦር መሣሪያዎችን በመሥራቴ ነበር። የኢትዮጵያ *ነገሥታት የቆየውን የተዘጋ ልማድ* ከፍቶ የቤተ ክህነቱን ተፅእኖ ሽሮ በአገራችን የአውሮፓን አእምሮና የእጅ ተበብ፥ የህክምና፥ የእርሻና ትምህርት ለማስገባት አልተጣጣሩም። አፄ ቴዎድሮስ በወቅቱ የነበሩ የቤተ ክሀነት ሰዎች አላሥራ ስላሷቸው አይቀጡ ቅጣት ቀጥተዋቸዋል። ወደፊትም አይኖርም፤ "ኢትዮጵያ እጆቿን ዘርግታ ፈጣሪዋን ትለምናለች" የተባለው | ቀጥየ ያቀረብኩት ስለሆነ ፍርዱን ዋቅስ ሲ*ጎዳት እን*ጅ ሲጠቅማት ∣ለአንባቢ ትቸዋለሁ፣ አልትፋየም። ይልቅስ የእጆ<u>ታ</u>ን እጅየዎች ሰብሰብ አድር*ጋ ጎን*በስ ብሳ ብትሥራ ኖሮ ይህ ሁሉ መከራና ሥቃይ ባልደረሰባትም ነበር። ለአገሪቷ ወሳኝ የሆነውን ሳይንስና

ቴክኖሎጅ ዋናውን የጀርባ አጥንት አዳዲስና አስፈላጊ ትምህርት ለማስገባት ፈቃዱ፥ ም管ቱ በህብረት ሀገሪቷን በሚመሩት የቤተ *መንግሥትና* የቤተ ክህነት *መሪዎች* አእምሮ ውስጥ ለመፀነስ ቦታ አልነበራቸውም። ቦታም የለውም። ጉዳይ "ሥራ የፌታ ቄስ በአህያ ፍታት ይውሳል" ሆኖ ቀርቷል። የሕዝብ ድምጽ ይከበር! የ የተማረውን አለመፈለፃ፥ ቀን አድነው አጥፍተዋቸዋል። የተረፉ ቢኖሩም የትም እንደ ጉም በነዋል።

በመረጃ ያስተማሪው መለገም በትክክል ተገናኝተው አገሪቷን በሚያሳዝን ሁኔታ በሁዋሳ ቀርነትና ጭራ በሚባል ሥም ሲያስመዘግቧት ይሃለሃኪምን ያለመንገድ÷ ያለመጉዋጉዋዣ በድህነትና በሥቃይ ለረጅም ዘመን እንድትኖር አድርገዋታል።

በተባራሪ፥ በስደት፥ አንድ

ወይም ሁለት ኢትዮጵያዊያን

መጠነኛ እውቀትና ቋንቋ ከውጭ አገር በችግር ተምረው ይዘው በመምጣት ወደ አገር ሲመለሱና ከአንድ ሚሲዮን ተጠግተው ትንሽ ትምህርት ቀስመው እንደሆነ ፡ከሰላቶ *ጋ*ር አብሮ እየበሳ÷ እየጠጣ÷ የ" ወይም በሚሲዮን ቤት ያደገ በተዋህዶ ሃይማኖት መጽናቱ፥ በዓል ማክበሩ፥ ፆም መያሙ፥ በለሥልጣን ማክበሩ፥ በአንገቱ ሳይ ማተብ ያሳሠረ÷ አጠራጣሪ ስለሆነ በምንም አይነት በ*መንግሥት ሥልጣን* ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ሊሰጠው÷ ምክሩና አስተያየቱ በቁም ነገር ሊደመጥ፥ ወይም ተደምጠበሥራ ላይ ሲውል አይችልም ነበር። ሲበዛ ቢውል፥ ለንጉሥ ወይም ለባለሥልጣኑ የፃዱታ ሆኖ የአስተር*ጓሚነት÷* ወይም ከበዛም የተሳሳኪንት ደረጃ ይሰጠዋል እንጅ በከፍተኛ የሥራ ማሕረግ በባለሥልጣንነት አይታጭም።የቀሰመውንትምህርት የሥራ ፍሬ ለማሳየት እድል ስጥሞት አያውቅም። የአገራችን ባለሥልጣናት ይህን ሳገር ልማትና እድባት÷ ለውጭ አባር ግንኙነትም አስፈላጊ የሆነውን ትምህርት÷ ኢንዱስትሪውንም በአገራቸው ውስጥ ስላሳስገቡ አይነትና ጥራት ያለው ሽቀጥ የሚያመርት መሣሪያ ባለመኖሩ ከውጭ መንግሥታት *ጋር* የሚያደርጉት የንግድ ልውውጥ እጅግ በጣም ደካማ÷ አገሪቱ በእርዳታ በተመሠረተ ፖሊሲ ዘሳለም ተመጽዋች አድርገዋታል። እጅ*ግ በጣም የሚያሳዝነው በአገር* ውስጥ ማምረት እየተቻለ የማንም አገር የቅራቅንበ መጣያ መሆኗ

የታጋይ ዓሊ ሁሴን ሰይድ *ግ*ተም ልቤን ስለማረከው ከዚህ

### **716 ...! 716...!**

አገርስ ካሳችሁ በአፍ ሙሉ የሚነገር÷ ኬሜካል ያልበሳው ያልተቃጠለ አልር÷

እንኳን፥ እንኳንስ ተዘርቶ ጉልበት ተፈሶበት÷ ዝም ብሎ የሚያበቅል የምግቡን አይነት÷

ዜጋዋን ይቅርና ተፈጥሮ ሳበቀለው÷ ውጩን በሚሊዮን ለመቀለብ ሃይል ያለው÷ ሎሚው በትረሎሚው÷ ብርቱካኑ

ትርንጎው÷ ፓፓያና ግሽጣ÷ እንጆሬና ማንጎው÷

እንካይና ኮሽም *አጋ*ምና ቀ*ጋ÷* ከቆሳ ቢሂዱ÷ ደ*ጋ* ወይናደ*ጋ*÷ ወፍ ዘራሹ ፍሬ ክረምት አይል

ለመድሃኒት የሚሆን የሞሳት ንጹህ አየር÷

አገርማ ኢትዮጵያ፥ አገርስ ኢትዮጵያ፥ አገርማ ነበር፥ ከገዥዎች *ጭ*ካኔ ከገፋቸው በቀር÷

- እናውራካሳችሁ÷ አገርስካሳችሁ÷ እምዬ ብለን የምን**ጠራ**ት÷ *የነጻነት አርማ የተቁር ሕ*ዝብ

- የቅኝ ገዥ÷ የቅኝ ገዥዎች የደም በጦር በጎራዱ ወራሪን ተዋጊ÷

እስሳም *ክ*ርስቲ*ያ*ኑ በአንድ ዳስ እንደየእምነታቸው

አድርሰው÷ *እን*ደየእምነታቸው ምግባቸውን ባርከው። ያለፈውንና ያለውን እየጠረቁ÷ አብረው

አብረው እየሳቁ፥ ለክብር ለደንበሯ የከፌሉ÷ ኢትዮጵያዬ

የማሉ፥ በፍቅር÷

ከኢትዮጵያ ሌሳ የት አለ አገር። የተለያየ ብሄር፥ ብሄረሰብ፥ ወፃ ባህል፥ ቋንቋ ያሳት፥ እ**ጅ ለእጅ ተ**ያይዘው በአንድ

የሚኖሩባት÷ እክሱም ሳሊበሳ÷ ራስዳሽን ተራራ÷ ጥያ ትክል ድንጋይ፥

የሶፍ *ኤመር* ዋሻ፥ ደ*ግሞ*ዎ ዝዋ*ያን ጣና÷* ዋቢና ሸበሌ÷ ተከዜና ባሮ ኦሞና ሸበሌ፥

13 ወራቶች ፅሃይ የሚያገኛት፥ ለቁጥር ያዳገተ ብዙ ሐይቆች

ውብ ኢትዮጵያ ናት፥ *የገኘና መጋ*ኛ ባይሐናወታት። አውራሪስ÷

አገርስ ካሳችሁ÷ አገር ከሐራችሁ÷

አርጃኖና ግሥሳ፥ *የሜዳ ቀበሮ አ*ንሩ ሚዳቋው ድኩሳው ተኩሳ÷

ቀጭኔ ጎሽ÷ የሜዳ አህዖ፥ ደፋርሳ፥ ዋሲያና **ኒ**ያሳ፥። አዞውና ዘንዶው፥ ዝሆኑ ጉማሬ፥ ለማዳ እንስሳት ብዙ የዱር

አውሬ÷ ተቁር ነ<del></del>ም ጤፍ፥ ስንዴና ገብስ፥ ዘን*ጋ*ዳ ማሽሳ÷

የሽምብራ እሽት እንዲሁም ጉዋያ ያተር የባቄሳ÷ የበ**ግ የዶሮ ወ**ጥ፥ የቋንጣ

የፍርፍር፥ ብሩንዶና ዱለት፥ ክትፎውን የ**ጎድን ተብስ**፥ የሽሮ ፍትፍት እርጎና አሬራ÷ ቅቤ ወገሚት÷ ግረን አይብ

ተሰልፎ ይጠራ÷ አረቂና ጠጁን፥ ቃሪቦ ጠሳው፥ ብርዝ÷ ኮሬፌና ወለሳውን÷

*ገዥ ገዥ ግ*ኍም አርጎ÷ አፍንጫ ሰንጎ÷ ባያስገድድ በባዶ ሕዝቧን እ*ንዲያገ*ሳ÷

ከተባለ ደግሞ አገር እንደኢትዮጵያ ምን አገር አለሳ÷ **ጠጅ እሳር ቁ**ሔማው ሔናዳም ወደ ገጽ 21 ዞሯል

## ከዜናው ባሻገር

*ማ*ስፍን *ታምራት* (ከናይሮቢ)

*እንለምን ነው።* ልቡ ጠጠር ድንጋይ የሆነ ወያኔ ደግሞ ለልመና ጆሮ ገና መግዛት አለበት። ዛዲያ እንበልና ምን ማድሬግ አለብን? ወሳኝ ጊዜ ላይ *ነንና ምን ማከናውንና ሀገርን* ማዳን አለብን?

*በመጀመሪያ* ደረጃ ዳዋ *ያ* ሞቶ *ኒ* ሞቶ ነው፥ ማለትም እሳትን በእሳት መዋጋት ያስፈልጋል። ለ**ሕሳት ው**ሀ *መሆንም መድሀ*ኒት

*ነው፤ ተፃራሪው። ለ*እሳት *ጭ*ድ ማቅረቡ፤ <del>ው</del>ድ *መሆኑ* ነው ስህተት። ለወያኔ መፍትሄው ያመረረ ፀረ ወያኔ ትግል ብቻ

ነው። ፍፁም የሥርዓቱ ጥሳቻ። ለጠሳት ፍቅር ሰባኪዎች ወይም በጠሳት ሳይ ጥሳቻ የለንም ባዮች *ጋንዲ* የሆኑ ቢ*መ*ስላቸውም ሀቁ *ግን ሀገር አጥ*ፊ ልፍስፍሶች ናቸው። በመሆኑም የአሁኑ፤ የዛሬው ተጨባጭ ሁኔታ ወያኔን ለማስወገድ፤ ድምተማጡን ለማተፋት የከረረና *ያመረረ* ትግልን ይጠይቃል። እውን ለሀገር ቆምን ያሉ ድርጅቶ ችም ለኮሳሳ ፍየል ጠበሳ ብዙ ማገዶ መሰብሰቡን ትተው

ለወሳኝ ትግል ተደራጅተው ፋኖ ተሰማራን አሰምተው በ**ኡ**ር በንደሉ፤ በጎዳናው በአደባባዮ ወያኔን ለመፋለምና ለማጥቃት *ማ*ነሳት አለባቸው። "ደፋርና አለበት፤

ነገሩ። 'ፔንያ ኒያ ፓና ንጂያ'። "የገጠር ጅብ በከተማ አይጮህም" ነውናም፥ ስልቱን ዘዴውንም ማወቅ አለብን ማለት

ጢስ *መውጫ አያጣ*ም" ነው ቁም

ለዚህም በቂ ተመክሮ አለ። ሀገርን ማዳን ካልን በመጪው የወያኔው ምርጫ መሳተፍ የሚለው

*ምርጫ* የተሳሳተና ወ*ያኔን* የሚጠቅም *መሆኑ መታ*ወቅ አለበት። አራት ነተብ። በሀገር ውስጥም ሆነ በባሪድ ይህን

*ምርጫ የሚወስዱና የሚያስተጋ*ቡ ክፍሎች፤ ፈለጉም አልፈለጉም፤ የወያኔ ተለጣፊዎች ናቸው:: በመሆኑም ትግል ከተባለ ፀረ ወያኔው ትግል በሁሉም መስክ መፋፋም አለበት። ከመሳተፍ **ሌሳ ምርጫ የለንም ብሎ በቅርቡ** በአሳፋሪ ደረጃ የለፌፌው *ታጣኝ* ተቃዋሚ ዶክተር ያስገመተው ራሱን ነው፤ ሆዱን ባሳስቀደመ ኖሮ አልሳተፍም የሚ**ለ**ው ምርጫ አልታይ ባላለው ነበር።

ድርጅቶች ተባበሩ አልተባበሩ በንጠሳም ቢሆን ከሕዝብ *ጋ*ር አብሮ *ትግሉን መምራት ማካ*ሄድ ይቻላል። ዘሳቂ መፍትሄን በ*ጋራ* መኘት ይመረጣል የሚለው እንዳለ

ሆኖ። ሰፊውን ሕዝብ የሚያሰባስበው ዋና መፌከር ሀገርን ከጥፋት ማዳን የሚለው *ነውና በዚህ ዙሪያ ሕዝቡን* 

አሰባስቦ ማታገል የሚቻል ነው፣ ይህ ከተረገጠ ዘንድ *መ*ደረግ ያለበትን ስንዘረዝር ደግሞ **የሚከተሉትን ማ**ጤን አለብን፤

ወያኔን ለማስወገድ ሁለገብ ትግልና አመፅ ማስፈለጉን መቀበል ያሻል፤

በዚህም *መ*ሰረት ለወሳኙ ፍልሚ*ያ ጣዘጋ*ጀት *ያስ*ፈል*ጋ*ል፤ የባዕድ ቅጥረኞችን ሀገር ወዳድ ብሎ ማቀፉ ማብቃት

ወዘተም በሚል ሊተቃቀፉ ከተነሱ *ጋርም መ*ለያየት ተገቢ ነው፤ ሀገር ወዳድ ሀይሎች **ሐንከር ብለው ካልተገኙ ወያኔ** 

ከወ*ያኔ ጋር ምርጫም* 

ሀገሪቷን ለከፋ ብተና አዘ*ጋ*ጅቶ መፈናጠጡ አይቀሬ ነው። የኢትዮጵያ የነገ ዕጣ የሚወሰነው በሕዝቧና መካሄድ

በሚገባው ሁለገብ ትግል ነው።

ተጀመረ የተባለው የመኢአድ "ሰላማዊ" ትግል ወይም ሕዝብን ለትግል ማነሳሳት ፕረት ተስፋፍቶ

አንዱ ካን**ሥር ሲለቅ ሌሳው ብቅ | ገ**ዥዎች÷

ባንዳ! የባንዳ ልጅ ቀን ጊዜ ተብቆ

ከአጥንቷ ተጣብቆ እየቆራረጠ፥

አገርስ ካሳቺሁ÷ አገር የእኛ

ብድር መሳሽ ልጆች ባንዳ

መቀጠል ያለበት ነው። ይህ ትግል ወያኔን በጎ ፍቃድ የሚጠብቅ ሊሆንም አይችልም። *የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ* በተለይም የወያኔ አረመኔነት መጤን ያለበት ቢሆንም በታይሳንድና ሌሎች ሀገሮች እየተካሄደ *ያለው ህዝ*ባዊ ትግል ትምህር,ታዊ ነው። ከትጥቅ ትግል

ከኔፓል እስከ ኮንጎና ወዘተ የዚህ *አጣራጭ ወቅታዊነትን ማሳ*የቱና ተጥቅ ትግል አይቻልም የሚሉትንም አሌ ማለቱ ይታያል። ስለዚህም በዚህም ቢዘያም ይትገል ስልቶችን አቀናጅቶ

ወያኔን በቆራጥ ትግል ማስወገድ ቀን ቀጠሮ ሊሰጠው የማይችል *ግዳ*ጅ ነው። ክዋሄሪኒ ብዬ ከመሰናበቴ

በፊት እስቲ አንዳንድ አጫሞር

**ዩኒቲ ኮሌጅ የተባለ**ውና ከ20 ሺ ያሳንሱ ተማሪዎችን ያስመረቀው ለአላሙዲ ኩባኒያ ሚድሮክ በ 66 ሚሊዮን ብር

ተሸጧል።

ዜናዎችን ሳቅኗብሳችሁ።

ሳሙዔል በተባለው *ነጋ*ዴ ሰም የተቋቋ*ጦ*ው የሀብታሙ ሰንሻይን *ኮንስትራክሽን* ኩባን*ያ ዋ*ነኛ ባለቤቶች አዜብ *መ*ስፍን፤ አባ *ገብረመድህን/*አቡ *ጳወሎስና/* ሌሎች ወ*ያኔዎች ናቸው ተባ*ለ። የማስታወቂያ ሚኒስቴር

ፈርሶ በአዲስ መልክ ይዋቃራል ብሎ የወያኔ አገዛዝ ከወሰን ወዲህ የዚሁ አዲስ መዋቅር ሀሳፌ በሽተኛው በረከት ስምዖን ይሆናል ሲባል ለአሁኑ ግን የኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዠን ተቋም ሀሳፊ ሆኖ የወያኔ ድኗጅት ማሪከሳዊ ኮሚቴ አባል ዘርዓይ አስገዶም ተሹሟል። ወያኔ *ጋ*ዜወች፤ራዲዮና ቴለቪ*ገናኑን*ም መነስ በመነሱ ሊ*ቆጣጠር መ*ወሰ*ኑን* 

በዚሁም ማየት የሚቻል ነው:: ወይዘሪት ብርቱካን ሚዲቅሳ በአውሮጳ የስራ ጉብኝት አድር*ጋ ተመ*ለሰች ቢባልም÷ በተለይ በሆላንድ ተቀባይ አጥታ በአየር ጣቢያው ስትንከራተት **ነበር የተባለው ዘገባ አንዳለ ሆኖ** 

በሌሳ በኩል ግን ወያኔ ይቅርታ ጠየቁኝና ለቀቅኳቸው ማለቱን በተመለከተ በተናገረችው የተነሳ የተበሳጩ የወያኔ ክፍሎች በወያኔ ድረ ገፅ አማካይነት ወደ ሀገር ስትመለስ ለእስር ትዳረግ ባሉት መሠረት ሕያሳዩን ያለውን ቲያትርና የሚያስደምጡትን ሙዚቃ እየተከታተልነው ነው። ከምራቸው ነው? ወይዘሪት

ብርቱካን ከወያኔ ሳንፋታ ተጋብተናል ብሳለች የተባለውን በተመለከተ ስላልሰማሁ አዎም አሌም ማለት አልችልም።

> *ዳ*ውድ ኢብሳ ከ ስስ *ጋ*ር ሊደራደሩ ተስማመምተው ሲጠበቅ አቶ መለስ ሽብረክ በማለቱ ነገሩ መደናቀፉ የተገለጠ ቢሆንም በሌሳ በኩል ግን ሻሪቢያም አቶ ዳውድን እረፍ ብሎት ነው የሚሉም አሉ። ሀገር ወዳዶች ማወቅ ያለባቸው *ግን ወያኔ ቀው*ጢ ቀን ሲመጣ የፃንጠላ አቀንቃኞች *ጋ*ኗር ሊተቃቀፍ ወደ ኋላ እንደማይል *ነው። አነሳችም ቀዳዳ ካገኙ ዳግ*ም ከወያኔ ሊተቃቀፉ ዓይናቸውን የሚያሹ አይመስሉም።

*የአነግ መሪዎች እ*ነ

ኢትዮጵያዊነቴን ገና ተጠያቂ ነው የሚባለው ሴንጮ ለታ ፀረ ኢሕአፓ አንጃዎች *ጋ*ብዘውት ባደረገው *ንግግር* ኢሕአፓን በነፍጠኛነት ከሷል። በኖርዌይ ነዋሪ የሆነው ሌንጮ ከመለስ ዜናዊ *ጋ*ር ያልተቋረጠ *ግንኙነት አ*ለው ተብሎ ይታማል።

ወያኔ ጦሬን ከሶማሊያ

አወጣስሁ ብሎ ቢለፍፍም የሚደግፈው የኮለኔል አብዱሳሂ **ዩሱፍ የሽግግር** *መንግ***ስት በ**ሕግሩ መቆም ስሳልቻለና የሶማሊያ የባህር ጠሳፊዎችም እየተጠናከሩ በመምጣታቸው የቅተረኛ ስራውን በአጭር ሊያቋርጥ የሚችል አይደለም።

*የኢትዮጵያን መሬት* የወረረው ወይም በወያኔ ፌቃድ ያያዘው የሱዳን ጦር በቋራ ገፅ በንፍሶ ገበያ አካባቢ አሁንም ሰፍሮ እንዳለ ታማኝ መረጃ ቀርቧል። በሌላ በኩል ግን የሱ*ዳን*ና የወ*ያኔ ዝምድና እ*የሻከረ መምጣቱ (ሻሪቢያና ሱዳን ከመቀራረባቸውም ጋር የተያያዘ ነው በአንድ በኩል) ይታያል። ወያኔ ከአ*ሜሪ*ካና ምዕራባው*ያን ጋር በመመ*ሳጠሯ ደቡብ ሱዳን ከሱዳን የሚገነጠልበ*ትን መንገ*ድ *እያመቻቸ ነው ተብ*ሏል።

በወያኔ የይፋና የምስጢር እስር ቤቶች እየተሰቃዩ ያሉ ብዙ ሺ እስረኞችን በተመለከተ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለው *የተቃውሞ እን*ቅስቃሴ ደካማ ነው ተብሎ ተገምግሟል። አምኔሰቲና *ጣ*ሰል ድርጅቶች እስረኛ ከእስረኛ በብሄረሰብ ደረጃ በመለየት ለአነግ ደ*ጋፊዎች* ሲ*ጮ*ሁ ሌሎችን በተለይ የኢሕአፓን አባላት *መታ*ሰር *ግን* ከቶም ሳ*ያ*ነሱ አሁንም ማለፍ ልምዳቸው ሆኗል ተብሏል። ከወያኔ *ጋ*ር በምርጫና በሰላም *መ*ስራት ባዩ ፕሮፌሰር *መ*ስፍ*ን ያቋቋሙት ኢሠመ*ጉም ከአምኔስቲ የተለየ አቅዋም የለውም ተብሏል።

በወያኔ ድ*ጋ*ፍ የጅቡቲ ኢሳዎች በኢትዮጵያ መሬት እየተስፋፉና አፋሮችን **እያጠቁ የሚጠናከሩበት ሁኔታ** ተፈተሯል። ወያኔም በዓለም ባንክ እርዳታ ብዙ ሺ አፋሮችን ከአዋሽ አፈናቅሎና የትግራይ ተወላጆችን ወደ ገጽ 23 ዞሯል

## ከመጠምጠም በፊት ትምህርት ይቅደም!

ከገጽ 20 የዞሬ

አገር!

ናት!

ድንቅ ጸጋ÷

መንጋ÷

በሳይ የተጠቀሰሳት÷

ጢንጅቱ÷ ቀበርኛ | ብልት ብልቶቿን እየከፋፈለ÷ አልቴቱ÷

የወይራን ሮአውርቲ፥ የአበቦች カナ÷ ስጤና *የሚስማማ ለመን*ፈስ

ክሬምቱ÷ ተዘርዝሮ አያልቅም ኧረ ስንቱ

አገርስ ካላችሁ÷ እናት ኢትዮጵያ

አገር! ተፈጥሮ ያደሳት ንጹሀ

በጉልበት ተነጥቃ በገዥዎች

አርካሾች ያሏት÷ ስንቱ! ወንዝ ጅረቶ*ቿ ቿ* አልው፤ የሰው ልጅ *ማ*ነሻ የ*ታሪ*ክ ያሳራባቾ*ቿን ምድር አ*ልፈው፤ TURC! የታጠፈን አንጀት ያ**ጎ**ነበሰ አንገ÷ ደግሞስ የታለና እንደ ኢትዮጵያ

አቃንተው መልሰው፤ **ጨለማን አቋር**ጠው ብርሃንን *ነብ*ዩ *መሐመ*ድ ሰላም በላ*ያ*ቸው ፈንጥቀው÷ ሳይ ይስፈርና*፥ የመ*ሰከሩሳት*፥* ንፍስ አድን ሃይል *ያ*ሳት÷ በመጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ ከ40 ጊዜ

ኢያለ÷

541

ሰንቷን ወሯት፤

ደም ባያፌስባት÷

አገርስ ካላችሁ አገርስ የእኛ ናት!! የባዥ *መጋ*ኛ ባይጠናወታት÷ አዲያ! አገር አለ አትበሱኝ እንደ

ኢትዮጵያ አማማ!! ገዥ ሰው ፈርዶባት ባትሸት አስረድተዋል፤ ባትገማ::

- በቅለውባት እንጅ ደ*ም መጣጭ |* ሆኖም÷ - አገራችን - የሃይማኖት | ቤት ቀርበው ሞት ሲ**ፈረድባቸው÷ | ከፍ አድርጌአለ**ሁ። *ማ* 

አበላሾች፤ አየበሳት እንድ እንደነቀርሳ÷ ሕዝብ *እያስገ*ደደ እንዲያገሳ÷

አገር ከተባለ፥ ከቶ እንደ ኢትዮጵያ ምን አገር አለሳ! አገር! አገር ስሟ÷ የእኛ ቆዳ ታሪኳ ሥ*ጋ*ችን÷ ክብሯና

ልብሳችን፤ የአእሳፍ መኩሪያ÷ አገርስ ካሳችሁ÷ ኢትዮጵያ!!

አገርስ ካሳቺሁ÷ ከአሳቺሁ...!! ታዳያ ዓሊ ሁሴን

መታደልንና

ይዘን ለዘሳለም መራብና መጠማት÷ | ያሳጣልና ሲሰመርበት ይገባል' በበሽታ መለከፍ፥ ልመናን ሙያ | ብለው ነበር። ክቡር ጄኔራሉ አድር*ት መያዝ፥* የሚያሳፍር ነው። በራሱ ሕዝብ የማይተማመን በድቡሽት ሳይ እንደመሠረተ ይቆጠራል። ስለሆነም፥ አንድ ቀን ሃይለኛ ነፋስ በመጣ ጊዜ÷ ከሥሩ መንግሎ ይጥለዋል:: የ1953 ል.ም | መጠምጠምና መስቀል መያዝ÷ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ጸበ መቁረስ፥ ጸበል መርጨትና ለጊዜው ቢከሽፍም፥ ትምህርት መጸለይ ለተስካር መዘጋጀት፥ ሰዋቶ አልፎ ነበር። ብሎም በከንቱ | መሃራና ድግስ ማሳደድ÷ ባዕል ውዳሴና በግል ጥቅም የታወሩ *መሪ* | ማክበር÷ ሳይማሩ ማስተማር የነበሩ ምን አይነት የውርዱት አይደለም ውርዴት ሰይድ ባይናችን ያየነው ነገር ነው። የሚያሳቅቅ እንጅ። የእኛው ጉዳይ ስለአገራችን በተፈጥሮ ጸጋ ድሃ የሚቀበርበት ሦስት ሜትር | "ጋኖች አለቁና ምንቶቶች ጋን ወደሁዋላ አቦጀዴና ሰኔል ስላገኙም። እሬ ሆኑ" ሆኗልና ሊታሰብበት የሚገባ እንዳስቀራት በሚገባ ተንትነው | ሳቸውም ክብሩን አዯቶ የትም እንደ | አቢይ ጉዳይ ስለሆነ በሌላ አጋጣሚ ሕባባሉም | ውሻ ሬሳ ነው የወደቀው። ክቡር ብ/ | እስክንገናኝ ድረስ በሰላም *ያገናኘን* 

ድሃ አልነበረችም፥ የሳይንስና በመጨረሻ የተናገሩት፥ "ሞት ያለ፥ ውስጥ አካልን ጎጅ መልክ ቴክኖሎጂ ድሃ እንጅ። አሣ የሚኖር እዳችን ነው፤ ለእኔ አዲስ *መ*ግጣት የሚጀምረው ከአናቱ ላይ | ነገር የለም። ነገር ግን ይህ የእኝ ገዥ | ሲሆን÷ ይህቺን የመሰለች አገር | ሮሕዝብ አንድ ቀን ሲነቃ መድረሻ በሥቅሳት እንዲቀጡ ግፌኛው መንግሥት ስለፈረደባቸው÷ መንግሥትነቱን ተክለሃይማኖት ተሰቅለዋል። በሥጋ ይሙቱ እንጅ በታሪክ አልሞቱም።

ሳይንስና ቴክኖሎጂ በራስ ሳይ የጠስቀ እንደደረሰባቸው | በተለይ አገር የሚገነባና ከድህነት ትክክል÷ ተቀባይነት ያለው ነው። | ጄኔራል መንግሥቱ ንዋይ÷ ፍርድ | እያልኩ የብዕሬን ማእድ ከዚህ ላይ

*እን*ደተኜ ይኑሩ" የሚለው

## አለንጋ አስኪገዙ በክርን ይተክዙ!

### ከዘነበ በቀለ

Aዎ! ምናልባት ከወደ Aወሮጳና Aሜሪካ ሽንት ቤትና ኩሽና ስር የብር ችግኝ ተክል Aለ ብሎ የነገራቸው ይኖር ይሆናል Aንዳንዶቹ ፖለቲከኞች የትግላቸውን መሰረት በስደተኛው ላይ ለማድረግ ሲወስኑ። የልመና Aቁማዳቸውን Aዝለው ሲንደረደሩ ላፆቸው። ባይነገሩም Aታሎ Aምበርብሮ የህዝብ ገንዘብ ሰርቆ ሊሰጣቸው ቃል የጣ ሊኖር Eንደሚችል መጠርጠር ይቻላል። ወያኔም Eንኳ ሳይቀር የ|ኮኖሚውን ህዝብ Eያስራብ መነገዱን ቀጠለው ስደተኛውን ተማምና መሆኑ ሌላው የዘመናችን ፖለቲካ ዚቅ ነው። ገንዘብ Aጥተው ሳይሆን ለማዳከም፡ ራቁት ለማስቀረት፡ ስደተኛውን ድቅቅ ለማድረግ ነው ጥረታቸው። ለንዳንድ ተቃዋሚ *ነን* ባይ የፖለቲካ ድርጅቶችም ለስልጣን የሚንደረደሩበት ጉዳይ! ይኸን መሳይ ሲሳይ ካውሮጳና ከAሜሪካ በባርነት ስም ከተያዘ |ትዮጵያዊ ስደተኛ ለመቃረም ያመቻል በሚል Eንደሆነ Eየታየ ነው። ይህንንም ለማከናወን መሰል *ጋ*ዜጠኞችን የራድዮ Aቀንቃኞችን ማቀፍ Aይነተኛ ተክቲክ ሆኗል። ለሚፈጥሩት ውዥንብር ከለላ ሲባል ይመረጣሉ። ጉዳዩ የቅንብር ስራ ነው። የተቀናጀ በሀገር ሳይ የሚፈፀም ደባ። Eነዚህ ክፍሎች በሀገር ውስጥና በውሞ የተለያየ |ንፎርሜሽን በማዛመት ነው የውዥንብር Aሳማቸውን

ለማሳካት የሚፍጨረጨሩት።

ሁለት **ልይ**ነት ውዥንብር - ልንደኛው ከሀገር ውጭ ሳለው ለጨነቀው |ትዮጵያዊ ስደተኛ፤ በሀገር ውስጥ ህዝቡን Aደራጅተነዋል Eኛ ስብሰባ በጠራንበት ወቅት ያካባቢው Eሬኛ ሳይቀር ከብቱን Eየተወ ነው ቀኑን ሙሉ Aፉን ከፍቶ ሲያዳምጠንና ሲደግፌን ሲደራጅ የሚውለው በሚል መቀስቀስ።

ይሂማ የሚፈለባ ስራ ነው። ታዲያ Eኛ ምን Eንርዳ ስትሉ። Eናንተማ ከቁሳቁስ ጀምሮ ምን የማትረዱን ነገር Aለ። ሁሉም ያስፌልገናል ትባሳሳችሁ። Aገር ውስጥ ሲጠየቅ ግን መልሱ Aሁን ድርጅት የለም የቅንጅት ደ*ጋ*ፊዎች የነበርነውንም Eደባረሩ Eያጠቁን ነው። በርካታ ሰዎችም Eስካሁን ድረስ በዚህ ጦስ ህይወታቸው Aልፏል። ከቤታቸው ከንብረታቸው ተፈናቅለዋል የሚል ነው። ታዲያ! "Aፕብቆ ጠያቂ የናቱን ሞት ይረዳል" Eንዲሱ ነውና! ጥያቄውን ገፋ ካደረ*ጋ*ችሁ፣ ድርጅቶቹ Aለን Eያሉ የሚሉን Eንዴት ነው ታዲያ? ብላችሁ። ከጠየቃችሁ የም*ታገኙት መ*ልስ "Eንግዲህ ሌላ ቦታ ይሆናላ! Eዚህ Aሳየናቸውም።የሚል ይሆናል። ስለ *ለንድነት ፓርቲ ምን* ታውቃላቸሁ። ብላቸሁ ብትጠይቁ ደግሞ፤ ለንድነትማ በፕሮፌሰር Aስራት የተመሰረተ ድርጅት ነው የምትባሉት። Eንደድሮው ባይሆንም ሰዎች Aሱ የሚሏችሁ Aታጡም።

ሳይጀ*ጋ*ነን ያለው ሀቅ ይኸ ነው። ድርጅቶቹ ከየት Eያመጡ ነው የሚወሻክቱት ብላችሁ ትዝብት ውስጥ ትገባላችሁ። ይኸ በዚህ ላይ ሆኖ! በሀገር ውስጥ የሚገኘውን |ትዮጵያዊ ገበሬ ደ**ግ**ሞ የሚቀርቡት በተለየ መልኩ

*ነው። "መቼም በዞርንባቸው* የፌረንጅ Aገሮች ሁሉ "የEቅፍ Aበባ Eየተሰጠን የገንዘብ Eርዳታ Eየተደረገልን በEልልታና በሆታ፣ ተስፋችን Eናንተ ብቻ ናችሁ በርቱልን! Eያለን ነው ስደተኛው" ይሉታል። ምንም የሚያስፌራ ነገር የለውም Eh# በውጭ የሚኖረው |ትዮጵያዊ ለኛ ከፍተኛ ድጋፍ ያደርግልናል። Eኛ ለንድ ነገር ብንሆን በውጭ በረዶ ላይ Eየተኛ ነው ተቃውሞ የሚያሰማልን። **Eናንተም በቀበሌም ሆነ በገበ**ሬ ማህበራት የገኘናው መንግስት ተAøEኖ ቢያደርግባችሁ Eኛ በቀጥታ በውጭ Aገራት ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ይኸ መንግስት Eንዲጠየቅ Eናደርገዋለን። ይልቅስ! ከኛ *ጋር* ቁሙ፤" **Eየተባለ ለገበሬው ይነገረዋል**። ለብዛኛው በውጭ ለገር የሚኖር |ትዮጵያዊ የው<del>ው</del>ው ደ*ጋፊያችን* ምርጫችን Eናንተ ብቻ ናችሁ የሚለን Eh *መስራታችንን* ስለተረዳው ነው። መንግስትን Eንደምንታገለው ስላወቀ Eh ነው። ዝም ብሎ Aይደለም የሚደባፈን። ቅድም ቪዲዮውን **Aይታችሁዋል። ተብለው** ይጠየቃሉ። በውሞ A7G ባሉበት ጊዜ በየስብሰባው ቦታ ላይ Eየተገኘ የተና*ጋሪዎ*ችን

*ጫ*ጣ ካልሳምኩ ብሎ ማሳየታቸውን በማስታወስ። Eናም! ይሉታል ገበሬውን። በውሞ A7C ያለው የተማረው ክፍል በሞሳ፤ ሌላውን ድርጅት Eያወገዘ Eኛን Eየደገፌ ነው ያለው። ሌላ ምንም ድርጅት ከኛ ድርጅት ውጭ የሚደገፍ የለም በማለት ይደመድማሉ። ስለዚህም ስደተኛው ለኤኮኖሚ ብቻ Aይደለም የሚፈለገው።

የፖለቲካ ፐሮፓ*ጋንዳ መስሪያ*ም

*ጭምር በመሆኑ ነው።* 

የፖለቲካው ተግል Aዋኘናዎችን! የግንዛቤ ትጥቅ Aስፌችዎችን። ለማስቆም ካልተቻለ በስተቀር ወያኔን መታገል ያስቸግራል። "Aለን,ን Eስኪገዙ በክርን ይተክዙ" ይባላልና። በቱሪስትነት ባመኑ ታ*ጋ*ዮች ሀገርም ህዝብም ነፃ Aትወጣም። Eንደነዚህ ያሉትን ታ*ጋ*ዮች ነን ባዮች ድርጊት ማጋለጥ ግዴታ ነው። ሀገርን ለማዳን የሚፈልግ ሁሉ። Aለባብሶ Eያረሰ በAረም ሲመሳለስ መክረም Aይኖርበትም። Eንዲያው በቀሳሉ በስሙ ላይ Eንኳ ተንኮል Eንደተፈፀመ Eያወቅን ይሉኝታ ከያዘን ከማጭበርበር የፀዳ ትግል ማድረግ ይቻላል ብለን ማመን Eራስን ማታለል ነው የሚሆነው። የፍትህና የዲሞክራሲ ፓርቲ Eኔ የፍትህና **ዲሞክራሲ ፓርቲ ነኝ ከማለት** 

ይልቅ **ልንድነት** ፓርቲ ነኝ

ማለቱ በራሱ Aጠፆያቂ ነው።

ምክንያቱም "Aንድነት" ከAስራ

### ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ/ኤድስ ቀን ታስቦ ዋለ

ከገጽ 1 የዞሬ

የሃይማኖት አባቶቹ አተብቀው የመከሩትና ያሳሰቡት÷ ይህን አደገኛ ወረርሽኝ በሽታ ለመከሳከል ዋናው መሠረታዊ ብልሃት በቅዱስ መፅሃፍቶቹ እንደሚታዘዘው የጋብቻን ህገ ሥርዓት *መ*ከተልና ፍትዎተ-ሥ*ጋ ግንኙነትን* በአውደ ህጉ *መሠረት* በህጉ ተወስኖ መዳኘት አስፈላጊ መሆኑን ነው። የክርስቲያ ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑ ሁሉ በመጽሃፍ ቅዱስ እንደሚታዘዘው፥ አንዲት ሴት በአንድ ወንድ÷ ወይም አንድ ወንድ በአንዲት ሴት መወሰን አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ተሰጥቶ የተነገረ ሲሆን፥ በእስልምና ሃይማኖት በኩልም ምንም እንኳ አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት በላይ ማግባት ቢፈቀድለትም÷ አመንዝራነት የተከለከለ መሆኑንና ሴቷ በወንዱ፥ ወንዱም በሚስቶቹ መወሰን ሃይማኖታዊ ህግ መሁኑ ተጠቅሶ እ*ያንዳንዱ ራ*ሱን ከዚህ ቀሳፌ በሽታ ለመከሳከል ሃይማኖታዊ ህገ-ሥርዓቱን *ማ*ጠበቅና *ማ*ከተል እንዳለበት **ግንዛቤ ተሰ**ጥቷል።

ከዚህም በተጨማሪ÷ በተለያዩ ምክንያቶች በአደ*ጋ*ው ከተጠመድን በሁዋሳ ማድረግ ስለሚገባን ክንዋኔና ተንቃቄም በሰፊው ገለጻ ተደርጓል። በበሽታው የተጠመደ/ች **ግለሰብ ከባለ**ሙያዎች ምክር መጠየቅ÷ የሃይማኖት አባቶችን ማዋየት÷ ተገቢ እንደሆን ሲጠቀስ ሰፊው ማህበረሰብም ህመማኑን *መን*ከባከብና ማበረታታ ብቻ ሳይሆን እንደ አቻ የማህበረሰቡ አባላት ቆጥሮና አይቶ በማንኛውም እንቅስቃሴ ማሳተፍና አብሮ *መ*ቆም እ*ንዳ*ለበት አስተምረዋል።

## ወደ ገጽ 23 ዞሯል

## አለንጋ አስኪገዙ በክርን ይተክዙ!

ከገጽ 22 የዞሬ

Aምስት Aመታት በሳይ

ያስቆጠረ ድርጅት ነውና።

መጠሪያ ስምን በባህሳችን

በዝምድናው የራቀ ብቻ ነው

በተመሳሳይነት የሚይዘው **ለሰለዚያ በ**ልንድ ቤት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች በሞክሼነት Eንዲያገለባል Aይደረባም። Eንዲያው ከሌላ ዘንድ የተወለደ ሰው ለብሮ ለመኖር በሚቻልበት ሁኔታ Eንኳ ቢሆን፡ Aቶ ተፍተሬ ትንሹ ተብሎ ከስሙ ጋር ይጨመርለታል። Eንጂ! ትልቁ ተፍተሬ በቤት ውስጥ Eያለ፤ ስሙ ለትንሹ **ተፍተራ** መታወቂያው Aይሆንም# "Aንድነት፡ የሚለው ቃል ቀደም ሲል በመሳ Aማራ Aንድነት ድርጅት፤ በሁዋላም ስሙ ሲለወጥ በመሳ |ትዮጵያ Aንድነት ፓርቲ ስምነት መመዝገቡ ሀቅ ነው። ይህን ስም ሊሽፈው የሚገባው የቅንጅት ውህደት ሰምሮ ቢሆን ኖሮ ብቻ ነበር። Aለበለዚያ በህዝብ የሚታወቀው ይኽ ሆኖ ሳለ፡ Aዲሱ የፍትህ ፓርቲ ለምን "Aንድነት" በሎኝ Aለ? የምርጫ ቦርዱስ የሰው ስም ነው ከማለት ይልቅ በዚህ ስም የተ*መዘገ*በ ድርጅት Aለ ብሎ Aለማለቱ ለምንድነው? ነው የሚደራርበው። ምናልባት *ነገሩን* በሁለት መልኩ ማየት ይቻል ይሆናል። Aንድ፤ Aንድነት የሚለው ስም ከህዝቡ ጋር የተዋወቀ በመሆኑ ከህዝቡ ሊያቀራርብ ይችላል በሚል ቅንነት። ሁለት፤ ከቅንጅት የሚለውን ስም ቀድመን ከያዝን የቀድሞው "የ|ትዮጵያ **ልንድ**ነት" ድርጅት ስሙን ለኛ ለቆ ሌላ ስም ለማውጣት ይገደዳል በሚል ተንኮል። Eርስ በEርስ ሊያ*ጋ*ጭ ጠሪውን ሊያደናባር የሚችል ስም በመሆኑ ስሙ ለምን ተመረጠ? ብንል ሀጢAተኛ Aያደርገንም። Aንድነት የሚለው ቃል በወያኔ ዘመን ብዙ ህይወት ብዙ *መ*ስዋEትነት *ያ*ስከፌለ ጉዳይ ነው። ከመሪው ከፕሮፌሰር Aስራት ወልደየስ ጀምሮ Eስከ Aባሳቱ ድረስ የተከፈለው *መ*ስዋEትነት ይህን ቃል ለመተርጎም በሚደረግ ፍልሚያ ውስጥ ነው። Eንዲሁ በሰላም ድፎ ዳቦ ቆረሳ የወጣ ስም *ልስመሆኑ ባልፅ ነው።* ስለዚህም Aንድነት ፓርቲ መቼ Eንደተቋቋመ ማን Eንዳጳጳመው የሚታወቅ በመሆኑ ብዙ A*ያ*ነ*ጋግር* ይሆናል። ሆኖም ግን ድርጊቱ ስህተት መሆኑን መጠቆም ባዴታ ነው። Aንደኛ፡ ከዚህ በፊት ስንባል የቆየነው ቅንጅት ስሙ Eንኳ የሚል ነበር። የምናራምደው መርሆ የቅንጅትን ነው Eየተባልን ነበር። ቅንጅትን

Aፍርሰው ሲበተኑ የተለያዩት

የAመራር Aባሳት በዚህ በኩል

ተያቄ

የማግኘቱ ሁናቴ Aጠደያቂ ነው **Aይቀርብብንም ብለው ያስቡ** የሚሆነው። Aዎ! ወጣቱ ነው ይሆን? Aዎ! |ንጂኔር ሀይሉና ከሳቸው *ጋር* የቆሙት የተጎዳው። ሀገር ነች ያዘነችው። ክፍሎች የቅንጅትን *መር*ሆ1 ቤተሰቡ ነው የተጎሳቆለው። ያልተዉ መሆናቸውን በድጋሚ ትግሉ ነው የተኮላሸው። ህብረቱ Aስመስክረዋል። ይህም ወደ ምርጫ ለመግባት ቅንጅት **ለስቀምጧቸው የነበሩት ቅድመ** ሁኔታዎች Aሁንም ያልተመለሱ በመሆናቸው ጥያቄዎቻችን ናቸው ብለዋል። ይ! ካልሆነ *ግን በምርጫው ለመካሌ*ል Eንቸገራለን ነው *ያ*ሉት# በወይዘሮ ብርቱካን የሚመራው የድሮው የቅንጅት **ሳ**Eሳይ ምክር ቤት Aባላት ግን የምናስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ የለም ወደምርጫው መግባት Eንፌል*ጋ*ለን። ብለው ነው ያሉን። ታዲያ! ማንኛው ክፍል *ነው የቅንጅትን መርሆ ይ*ዞ ሆለተኛ፡ የEነ ወይዘሮ ብርቱካን ቡድን ከቅንጅት ትEዛዝ ውጭ በራሳቸው ፈቃድ ፓርሳማ የገቡትን የEነ Aቶ ተመስገንን **ቡድን ትክክል ሰርተዋል ሲሉን**፡ የነሱን ትEዛዝ ተቀብለው ግምባራቸውን ለጥይት የሰጡት ጀግኖች ወጣቶች ስህተተኞች ነበሩ ማለት Aይደለም ወይ? ይህ **ልይነቱስ የፖለቲካ ት**ያትር ምን ያህል ተመልካች ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ ይታሰባል? Eነሱ ወያኔን Aጥፍተናል ብለው ይቅርታ ሲጠይቁ፤ የEነሱን ትEዛዝ ለመፌፀም ሲሉ ግንባራቸውን በወይኔ **ጥይት የተ**መቱት ወጣቶች ዘመዶች፡ መከራ፡ Eስር፡ ስደት፡ ዘመቻ፡ Eንግልት የደረሰባቸው ድግሞ Eነ ወይዘሮ ብርቱካንን ተሳስተናል ይቅርታ ለድርጉልን ለማለት የሀገር ሽማግሌ መላክ ሊኖርባቸው ነው? ጧቹ፤ ገዳዩ ወይስ Aስገዳዩ ተጠያቀው ማነው? ገዳዩ ወያኔ ሲጠየቅ Eንደማይችል ከEስር ለመውጣት ተብሎ

Eየተሽቀዳደሙ ጥፋተኞች ነን በማለት Eነወይዘሮ ብርቱካን የሚመሩት የቀድሞው የቅንጅት ሳEሳይ ምክር ቤት Aባሳት ማለት ነው በAንድ ድምፅ ተስማምተው ፈርመውለታል። Eዚህ ሳይ Eንደሰማነው ከሆነ *|ንጂኔር ሀይ*ሉ ብቻ *ነ*በሩ **ልልራርምም ብለው ልስቸግረው** የሰነበቱት። ለጥቂት ቀናትም ቢሆን *ያንገራገ*ሩት Eሳቸው ብቻ መሆናቸውን ሰምተናል። ሌሎቹ *ያ*ለምንም ማወሳወል ነው *ፌርጣቸውን ያኖ*ሩት ተብሎም ተነግሮናል። ስለዚህም ወያኔን ከወንጀሉ ነፃ Aድርገውታል ማለት ነው። Eናሳ! ማን ይጠየቅ? ወ*ያ*ኔ ለተከሰው ጥይት፤ የቅንጅት A*ሙራር ለ*ሰጠው ትEዛዝ፡ ተጠያቂዎቹ ህይወታቸውን

የሰጡ የድሃ ልጆች ሆኑ ማለት

ነው? " የፊት ወዳጅሽን በምን

ቀበርሽው በሻሽ - የሁዋለኛው

ደጋፊዎች ላይ የተፈፀመውን

ክዳት የሚያይ ሰው ሺህ! ጊዜ

ፕሮፓ*ጋን*ዳ ቢደረባ ለመኔታ

**ልዲስ ፓርቲ መስርተናል** 

ቢባል ሺህ ጊዜ የተለያየ

Eንዳይሸሽ! ተብሷል። በቅንጅት

Aንድነቱ ነው Eንዲደበዝዝ የተደረገው። የህዝብ ተስፋ ነው Eንዲጨልም የሆነው። Eምነት ነው የሳሽቀው። Eንኳንስ ለብረውት ሲቆሙ ውስታውን Eንኳ በቅጡ ሊመዘግቡ *ፌቃ*ደኛ የማይሆኑ ባለሰቦችን መሪዎቹ ብሎ ተከትሎ መጠቃቱ ነው የሚያንገበግበው። ሀገሬ ትዳን በሚል ተስፋው ተሸብቦ የደሃ ልጅ *ነው መርገፉ ነ*ው ሚቆጠቁጠው። ይኸ ቀሳል ነገር **ልይደለም**። ተፈላጊው የፓርላማው ወንበር ከሆነ መንገዱ ሌላ ሊሆን በተገባ ነበር። *ያ*ም Aልበቃ ብሎ! ንንዘብ Aሰባስቦ፤ ዲስኩ*ር* Aሳምሮ፤ የ|ትዮጵያን ደሃ ወጣት ዳግም ለማስጨረስ የሚፈልባ ካለ ጠላትነት ያለው ብቻ ነው የሚሆነው። የውጭ Aገሩ ጉብኝት የAንገት ሳይ Aበባው ትዝታ Eያንደረደረ ከሀገር ቢያወጣም ያለፈውን ማሽቃበጥ የሚደግም ሞኝ ብቻ ነው የሚሆነው። የነ ወይዘር ብርቱካን የAውርጳ ጉብኝት Aላማው ምን Eንደሆነ Eናውቀዋለን። ከመቶ በላይ ቢሮዎች ተሰርተው ጣራቸው ሳይከደን ስለቀረ ቆርቆሮ ማልበሻ ስለቸገረ መረባረብ ያስፈል*ጋ*ል ልንባል Eንደሆነ ባልፅ ነው። ገበሬው በደንብ Eንዲነገረው። ለሴሳ ፍሬ Aልባ መስዋEትነት Eንዲዘ*ጋ*ጅ! ለማድረግ ቢያንስ በዲሰኩሩ ወቅት ዝናብ Eንዳይመታው Eናድርግ፡ Eህሉን ለከርሞ ይበላል ልንባል Eንደሆነ Eንሬዳዋለን። ስለዚህም ዳግም በነትዮጵያ ህዝብ ትግል ሳይ ማሸፉን Aቁሙ መባል ይገባቸዋል። "የበላችው ያቅራታል በሳይ በሳዩ ያጎርሱዋታል" ይሏል ይህ ነው። ሌሳው ቢቀር በፓርሳማ ውስጥ የተቀመጡት የቅንጅት *ል.እ.ንጮች የህዝብን ይሁንታ ያገኙ*ት በቅንጅት ስም Eንጂ! በፍትህና ዲሞክራሲ ፓርቲ ለራሱ ብሎ ካልፌቀደ በስተቀር ህጋዊ መብት ሊሰጣቸው ባልተገባ ነበር። ቅንጅት ሲፈርስ Aሳማውም ሲሻር የህዝቡን ድምፅ የሻሩ በመሆናቸው በፓርላማ ሊቀመጡ መብት የሳቸውም። የEhhaኝ Ahhau ፖለቲካ በመሆኑ ግን ወደኔም *ያንን መ*ጠየቅ Aሳስፌለገውም። በ*ፓር*ሳማ ውስጥ ለመቆየት Aቶ Aየለ ጫሚሶን መጠ*ጋ*ት Eንጂ! ሌላ ማጭበርበር ሊደረግበት Aይገባም። ቢታሰብም የማያረካ

በAርበኞች ልጆቿ መስዋEትነት ታፍራና ተከብራ ለዘለዓለም መኖሯ ጥርጥር የለውም። ድል ለነትዮጵያ ህዝብ!!!

ብልሀት ከመሆን Aያልፍም።

ዛሬም Eንደጥንቱ |ትዮጵያ

## **SOMALIS HELD IN** ETHIOPIA CAPITAL

Hundreds of young Somalis have been arrested in the past few days in the Ethiopian capital Addis Ababa.

A number were questioned and then released but it is thought at least 200 are still being held.

Most of the arrests took place on Tuesday night and Wednesday in the Bole area, the part of the town where most of the Somali community

A Somali embassy spokesman said he understood that security was being tightened before a regional summit.

In some cases young men were taken from their homes while others were arrested in the streets.

A spokesman for the Somali embassy in Addis Ababa said he and his colleagues were going around the police stations to find out what was going on.

### No explanation

He said that following the initial round-up, police were now working their way through those arrested, checking their papers, fingerprinting them and then, if everything was in | tion for the arrests.

order, letting them go.

He said that as of Friday morning he believed that around 200 Somali citizens were still being held.

Asked how the embassy felt about the raids, the spokesman said he could not say they were happy but that this was the prerogative of the Ethiopian government.

He understood it had security concerns in the Bole area which is close to Addis Ababa's international airport especially in the light of the upcoming African Union summit, and he added that if there was a security threat in Bole, then the embassy itself could be the first target.

Ethiopia's federal police spokesman, Commander Demsash Hailu, has so far not been able to offer any explana

## ከዜናው ባሻገር

ከገጽ 21 የዞሬ አስፍሮ ዘመናዊ እርሻ ሊከፍት ነው ተብሏል። ከዚሁ በተያያዘ ደግሞ ብዙ አርሶ አደሮች እየተፈናቀሉ መሬታቸው ለባዕድ አበባ አምራቾች (በተለይ ለእስራዔሳው ያንና ሆሳንድ ዜጎች)

እየተሰጠ ነው። - ተፈራ ዋልዋ ሳምባዬ ብቻ ሳይሆን ሁለ መናዬ ከርክሷልና ከስልጣኔ ልሰናበት ብሎ ያቀረበው የስንብት ወረቀት በመለስ ትሪዛዝ ውድቅ ሆኖ ተፌራ በሙስና የሚከሰስበት መረጃ እየተዘጋጀ መሆኑ ሊታወቅ ተችሏል። ተፈራ የኢሕአዴግ ስብሰባ የመለስ የስልጣን ዘመን ይወሰን፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ የወጣት | እንደነበሩ ማህበራት በኢሕአዴግ ሥር መሆን የለባቸውም በማለቱ በዓይን ቀራኛ መግባቱ የሚታወስ ነው;;

- ወያኔ ፍኖተ ዴሞክራሲ ራዲዮንን በከፍተኛ ወጪ በአየር *ሞገድ እያገደ /እያፌነ መሆኑ* ተዘግቧል። ፍኖተ ዴመክራሲ *ራዲ*ዮ ሙሉ *መረጃዎችን* እያቀረበ የወያኔን አገዛዝ በማ*ጋ*ለጥና ሕዝብን በመቅስቀስ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ *መሆኑ*ም የሚታወቅ ነው። የወያኔ የራዲዮ ስርጭትን ማፈኛ *ማሳሪያ* በቻይና የተለገሰ ነው። ቻይና በአፍሪካ ፀረ ሕዝብ ተብሎ ሊፈረጅ የሚል አቅዋምና እንቅስቃሴ እንዳሳትም በስፋት

ስንዴ በ 350 ብር (ለኩንታል)

እየተ*ጋ*ለጠ ነው። - ከጃፓን በስጦታ የተገኘውን

እየቸበቸበ ያለው ወያኔ ሊደብቅ ቢሞክርም ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑ ሲታወቅ ተችሷል።

አዲሱ የባራክ አባማ የአሜሪካ አስተዳደር ወይዘሮ ክሊንተንን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርነት በመሾሙ አሁን እንደጀመረው በቢል ክሊነትን *አማካሪዎች ራሱን መክ*በብ ከቀጠለ ወያኔ ሕልሜ ሰመረልኝ ብሎ ሊፈንድቅ አቆብቅቧል። የክሊንተን የአፍሪካ ጉዳይ አማካሪዎች የነበሩት እነ ጌይል ስሚዝ የመለስ ወዳጆች ሆነው የቆዩና ሁሉን ተቃዋሚ በአማራ *ነ*ፍሐኛነት ፈርጀው የሚያወግዙ

የሚታወስ ነው;; ለማንኛውም ግን ሁሉም ወፍ የሚበረው በራሱ ክንፍ ነውና በራሳችን ትግል ሀገራችንን ለማዳን መጣር የእኛ ፈንታ ነው። ሰንደቅ ዓሳማም ቢሆን ነፋስን ተከትሎ ይውለበሳባል ቢባልም በንፈሰበት ጎንበስ በርከክ ማለት ከዜጎች የሚጠበቅ አይደለም። የሀገርን ጥቅም አስቀድሞና

*ፀንቶ መቆም ነው የሚጠ*በቀውና

ሌሊቱ ይነጋል።

የሚገባው::

ትግላችን ይጠንክር። እንበርታ እንጨክን፤ እንቁረጥ። ወያኔ ይውደም ብለን ለማውደም እንነሳ። ክዋሄሪኒ የሀገር ልጆች።

## በካናዳው ፌደራል ምክር ቤት አዲስ ፖለቲካዊ ክስተት ተስተዋለ፤

ከገጽ 1 የዞሪ በዚህም መሠረት በምክር ቤቱ ደረጃ በአንድ ላይ ከገዥው ፓርቲ በሳይ ከፍተኛ ድምጽ ያሳቸው እንዚህ ተቃዋሚዎች ለቀረበው ረቂቅ ድ*ጋ*ፍ በ*መን*ፈግ *መንግሥቱን* ተለው የራሳቸውን *አጣራጭ መንግሥት ጣቋ*ቋም የሚያስችላቸውን ስልት ነደፉ። እናም÷ ሊበራሉና አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲዎች÷ በሊበራሉ *ፓርቲ መሪ*ነት መሠረት፥ ተምር መንግሥት እንደሚመሠርቱና ብሎክ ኩቤክዋ ለተምረቱ *መንግሥት* ለሁለት ዓመት ያህል ድ*ጋ*ፉን እንደማይነፍግ መስማጣቱን በመግለጽ ንግሥት አልዛቤጥን በመወከል የሥርዓተ መንግሥቱ የበሳይ ጠባቂ ለሆንቺውና ለገቨርነር ጄኔራል ሚኬል ጀን (ሕሻሰሽሮስሿሿስ ልስሮቃ) ጽ/ ቤት አስታወቁ። ይህ በሆነ ጊዜም በወን አጥባቂው *መንግሥት* በኩል *ጭንቀት ተ*ፈጠረ፤ ያለምንም ማወሳዳት ከሥልጣን ሲያባርሩት እንደሚችሉና ራሳቸውን በቦታው መተካት እንደሚችሉም **ግ**ልጽ ሆነ። እየተሽቀዳደ*ማ*ም

'የተቃወማችሁትን ሃስብ ከረቂቁ ውድቅ ሆኗል፤ ሃሳባችሁን ለማዳመጥ ዝግጁ ነን፤ ሁሉም ነገር በአጠቃሳዩ የመጨረሻ ረቂቅ ሳይ ተሟልቶ ይቀርባል' እያለ ቢማጸንም÷ ተቃዋሚዎቹ "አናምንህም÷ በ*መንግሥት*ህ ሳይ እምነት የለንም" ሲሉ ተ**ፈጸ**ሙ። ይህ በሀገሪቱ የፌነዳ የፖለቲካ ድራማ ከመቅጽበት ዳር እስከ ዳር የሕዝቡን ቀልብ ስቦ በማወያየት 'ጉድ' ያስባለ ታሪክ ሥሪ ክስተት ሆነ። ምክር ቤት ውስተ በገገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎች መካከል አቦራው እስኪጨስ ክርክሩ በሚካሄድበት ወቅት፥ በሕዝቡ ውስጥም ይኸው ክስተት ወዲያው **ነ**ፍስ ዘርቶ *መበራየት ጀመረ*። በሽንፈት አፋፍ ሳይ ተንጠልዯሎ ያለው ገዥ ፓርቲ ቀልጠፍ ብሎ የሀገሪቱን "የአንድነት ካርድ" በመጫወቱ÷ በሕዝብ አመለካከት *ማ*ለኪ*ያ* የበላይነትን እ*ያገኘ ሂደ።* በዚህም *መሠረት÷* ሊበራልና አዲሱ ዴሞክራሲያዊ *ፓርቲዎች* የካና*ጻን* አንድነት ለማፍረስ ከሚታገለው ብሎክ ኩቤክዋ (ሁቯቅሰ ሚቋስ-*ሯ*ስሰቅሻቈ) *ጋር ተመሳ*ተረዋል በማለት በሃይለ ቃልና በስሜት

*መከራከር ጅመረ። ሕዝ*ቡም ይህን የአንድነት ጠር የሆነ አስፈሪ ቃል በማዳመጥ ስሀገሩና ስአንድንቱ በማሰብ ተምር *መንግሥት* ለማቋቋም ተስማምተናል ያሉትን የሊበራሉንና አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲዎችን አካሂዳቸውንና አሳማቸውን ግልጽ እንዲያደርጉ ሰቅዞ ያዘ። ተቃዋሚ ፓርቲዎቹም ብሎክ ኩቤክዋ በመደገፍ ደረጃ እን**ጅ በ**ተምረቱ *መንግሥ*ት ውስጥ እንደሌለበት÷ የሀገራቸውንና የሕዝባቸውንም አንድነት *እንደጣያሲጋ፥ እንዲያውም* የመረጡት መንገድ ለመገንጠል የሚያቀነቅነውንና ለዘመናት የታገለውን ብሎክ ኩቤክዋ በድ*ጋ*ፍ ደረጃ በማቀረባቸው አቋሙን እንዲያለዝብና ወደ ማእከል ለማምጣት ሊበጅ እንደሚችል፥ አባሳቱ ተመርጠው ወደ ምክር ቤት የመጡት የኩቤክ ክፍለ ሀገር ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መርጧቸው ስለሆነም ለሚኖረን መቀራረብ የሕዝቡን

መብት ግምት ውስጥ ማስገባት

የሳካቸውን እንደጠሳት ልናያቸው

Hawarya Volume 14 • No 2 • November/December 2008

ይጠበቅብናል÷ ሕዝቡ *መር*ጦ

አይገባም በሚል አተብቀው

ተከራከሩ። ሃገሩ ተካረፈ፤ የመንግሥት መውደቂያ ቀን ተቃረበች። ሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት የነበሩት አማራጮች ሁለት ብቻ ናቸው። 1ኛ) በረቂቁ **ጸንቶ ለምክር ቤቱ ድምጽ** በማቅረብ ተሸናፊነቱን መከናነብና መንግሥቱ መውደቁን ለገቨርነር ጀኔራሷ ማስታወቅ÷ ወይም በ2ኛ ደረጃ አማራጭ÷ ረቂቁን ለምክር ቤቱ ውሳኔ ሳያቀርብ የምክር ቤቱን ሥነመንግሥታዊ ተግባር መግታትና የሥራ እንቅስቃሴውን በገቨርነር ጄኔራሷ አመካይነት ማስቆም ነበር።

ሁለተኛው አ*ጣራጭ - ምክ*ር ቤቱን ለተወሰነ ጊዜ መዝጋት-እጅ**ግ አወዛ**ጋቢ ቢሆንም÷ በስተፈን *ሀርፐር የሚመራ*ው የወፃ አተባቂ *መንግሥ*ት ከሽንፌት ለማምለጥ ሲል ይህን ውሳኔ ሊመርጥ ተገዷል። በመሆኑም፥ ለምክክር ጊዜ ለማግኘትና ለህዝብ በስፋት ለማስረዳት በሚል ማግባቢያ ገቨርነር ጀኔራል ሚኬል ጀንን በማሳመን ምክር ቤተቋ ለሁለት ወራት ያክል እንዲዘጋ ተደርጓል፤ ሁለቱ ወገን የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሕዝብ ወገንም ክርክሩንና

ውይይቱን ቀተለዋል። የምክር ቤቱ አባላት ጃ**ኑዋሪ** 27 **ቀን** 2009 ሲመለሱ ምን አዲስ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ሁሉም በጉጉት እየጠበቀው ነው። ይሆናሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ሁኔታዎች መካከል፥ ተሻሽሎ በሚቀርበው ረቂቅ ሳይ ስምምነት ይወርዳል÷ አሌያም *መንግሥ*ቱ ይወድቃል፤ *መንግሥ*ቱ ከወደቀ ደግሞ÷ አንድም የተጣመሩት ተቃዋሚ የፖሊቲካ ፓርቲዎች ሥልጣኑን ይተኩታል ወይም በአራት ወር ውስተ እንደገና አዲስ የህዝብ ምርጫ ይጠራል።

እንደ ኢትዮጵያ ሳሉ በዴሞክራሲ **መኔ ለተ**መቱ ሀገሮችና ሕዝቦች ሲቃ የሚያስይዘው ግን፥ የሕዝብ ወኪሎች በሀገራቸው አደባባዮች ሳይ ቆመው ያለምንም ስጋትና *ጭንቀት ተሳ*ስቷል *ያ*ሉትን የሀገራቸው መንግሥት ጉሮሮውን አንቀው ሲያንከረፋፍሱት ማየቱና በጉዳዩ ሕዝብ ገብቶ ከዳኘና ውሳኔ ክሰጠ በሁዋሳ ደግሞ ተመልሰው በአቻነት በየፓርቲያቸው በመሰለፍ ተግባብተውና ተስማምተው ለሀገራቸው ማገልገሳቸው ነው፤ የሚያስቀና፥ የሚናፌቅ ሥርዓት።



Send up to \$100 for \$9\* fee using your Preferred Customer Card(1)

Transfer Fee from participating Agent locations in Ontario and Alberta\*\*

WESTERN 8 UNION 8



## Fast, reliable, worldwide money transfer.

\*In addition to the transfer fee, Western Union also makes money from the exchange of currencies.

\*\* Fees valid for consumer to consumer money transfers from participating Agent locations in the provinces of Ontario and Alberta as of June 9, 2008. Subject to change without notice.

(1) Preferred Customer benefits are subject to change without notice. Regular transfer fee to send from Ontario and Alberta to Ethiopia without using the Preferred Customer Card from \$0.01 to \$100 is \$10, from \$100.01 to \$400 is \$12 and from 400.01 and up 3% of the principal amount.

(2) Valid photo identification is required to enroll.

© 2008 Western Union Holdings Inc. All Rights Reserved. Model shown is for illustrative purposes only.